

የቴዎድሮስ ፡ ታሪክ ።

ገጽ 119

በብርሃን ፡ እንደሚገኝ ፡ አብነት ፡

አሳታሚው ፡

ዶክተር ፡ እኖ ፡ ሊትመን ።

በፕሪንስቶን ፡ ከተማ ፤

ክፍለ-ወርሰታ ፡ መጣፎች ፡ ሴት ።

በፕሪንስቶን ፡ ከተማ ፤

በላይፕዚግ ፡ ከተማ ፤

ክሻርልስ ፡ ስክራብኔር ፡ ልጆች ።

ክፍት ፡ ሃረሶቢትጽ ።

በ 1888 ወ ፪ ዓመት ።

THE CHRONICLE
OF
KING THEODORE

OF ABYSSINIA

EDITED FROM THE BERLIN MANUSCRIPT

WITH TRANSLATION AND NOTES

BY

ENNO LITTMANN, Ph. D.

PART I

Amharic Text

THE UNIVERSITY LIBRARY
PRINCETON, NEW JERSEY

NEW YORK

CHARLES SCRIBNER'S SONS

LEIPZIG

OTTO HARRASSOWITZ

1902

ለታሪክ ተከታታዮች ይህ መጽሐፍ እንዲሆን በማለት
እንደ ኤውሮፓ አቆጣጠር በ፲፱፻፪ ዓ. ም. ዶክተር እኖ
ሊመንት በኢጣሊያን አገር ያሳተሙትን በፊልም አንስቼ
ለአንባብያን ያቀረብኩት ነው ።

አስፋው ተፈራ

KING THEODORE

OF AFRICA

EDITED BY THE BERNI BIANCHI

WITH ILLUSTRATIONS

ENNO LITTMANN, PH. D.

Part I

Ambasciata

BRUXELLES

መጋቢት ፲፱፻፳፯ ዓ. ም.
በ፳፻፵፱ ማተሚያ ቤት ታተመ ።

Ustman
G. Gelaye
Addis Ababa
March 1997

IVNIO S. MORGAN

QVI PRO LIBERALITATE SVA HVNC LIBELLVM

TYPIS EXPRIMENDVM CVRAVIT

D. D. D.

The Amharic Chronicle of King Theodore is, as Professor PRAETORIUS says in his book *Die Amharische Sprache*, Halle 1879, p. 10 « sprachlich und sachlich von grösstem Interesse ». It is one of the very few known texts in native Amharic prose, and thus furnishes authentic material for the study of that language, as it is actually spoken. And on the other hand its contents are of considerable interest to the historian, who desires to make himself acquainted with the events previous to the English-Abyssinian war of 1868. For the use of the latter as well as for those who are interested in Oriental studies, I hope to publish an English translation and commentary within a year.

This chronicle is contained, as far as I know, only in the Royal Library in Berlin, MS. orient. quart. 478, which I had the opportunity of copying in the winter of 1900/1901 through the kindness of Professor STERN. It was also copied

twenty years ago, by Professor NÖLDEKE, who published a masterly sketch of King Theodore's life in his book *Orientalische Skizzen*, Berlin 1892, translated into English by F. S. BLACK under the title *Sketches from Eastern History*. Furthermore he copied MS. orient. quart. 479 of the same library, which contains a manuscript history of King Theodore by MARTIN FLAD, a German missionary in Abyssinia; this is in German and mainly a paraphrase of MS. 478. Finally, Professor NÖLDEKE made a German translation of the original and added very copious notes upon its contents from books on Abyssinia. With his usual kindness, as soon as he heard that it was my intention to publish this text, he put his whole material at my disposal. I need scarcely say that it has been of the utmost service to me during my own work. I compared carefully his copy with mine, and although both copies had been collated independently with the original, I found a number of discrepancies. These passages were compared with the MS. once more by my friend Dr. P. KAHLE. During the printing of this text I had the invaluable assistance of Professor GUIDI, who read both the second proof and the final revision. To all these who have so kindly assisted me I take great pleasure in expressing my most sincere thanks.

I have given the text exactly, as it was written by its author the Deβterā Zaneβ, even reproducing without change its somewhat unusual punctuation. Only a few of the scribe's mistakes have been corrected; in such cases the reading of the MS. is given in the annotation. In several passages, where from our knowledge of the literary Amharic we should expect

other forms, I have left the original forms, because I take them to be dialectic peculiarities, for instance ያሽ instead of the usual ያሀ. I now believe that even አገላደ is no mistake. It was therefore perhaps unnecessary to write instead the better known form አገላደ, p. 10 a, l. 7; p. 19 b, l. 13-14; p. 39 a, ult.; cf. PRAETORIUS, *Amharische Sprache*, p. 77.

Attention should be called to the fact that pp. 1-5a, l. 14 and p. 19 b, l. 15—20 a, l. 19 have been published already by PRAETORIUS, l. c. pp. 494 foll.

The Casa Editrice Italiana, whose beautiful Amharic fonts I had the opportunity of using, was able to supply all the different forms of Amharic letters used in the MS.; only ኝ has been replaced here by its second form ኝ.

Princeton University, Easter 1902.

ENNO LITTMANN.

የቴዎድሮስ ፡ ታሪክ ።

በብርሊን ፡ እንደሚገኝ ፡ አብነት ፡

አሳታሚው ፡

ዶክቶር ፡ እኖ ፡ ሊትመን ።

በፕሪንስቶን ፡ ከተማ ፤

ከአዲስ አበባ ፡ መጣፎች ፡ ቤት ።

በኛዮርክ ፡ ከተማ ፤

በላይፕዲግ ፡ ከተማ ፤

ከቫርሳስ ፡ ስኩራቤር ፡ ልጆች ።

ከአት ፡ ሃረሲትጽ ።

በ፲፱፻ ወ፪ ዓመት ።

other form of the letter, but the original form, the one which is used in the original manuscripts, is the one which is used in the usual MSS. I now believe that even ለገገገ is no mistake.

It was therefore perhaps unnecessary to write instead the better known form ለገገገገገ, p. 102, l. 21; p. 106, l. 13-14; p. 109, ult. cf. PRANTONIS, *Amharische Sprache*, p. 77.

Attention should be called to the fact that pp. 1-54, l. 14 and p. 102, l. 13-103, l. 19 have been published already by PRANTONIS, l. c., pp. 494 foll.

The Casa Editrice Italiana, whose beautiful Amharic fonts I had the opportunity of using, has been able to supply all the different forms of Amharic letters used in the MSS.; only ለ has been retained here by its second form, ለ.

ለገገገገገ ለገገገገገ ለገገገገገ

Wittenberg University, Easter 1902.

ENNO LITTMANN.

ለገገገገገ ለገገገገገ

ለገገገገገ ለገገገገገ ለገገገገገ

ለገገገገገ ለገገገገገ

ለገገገገገ ለገገገገገ

ለገገገገገ ለገገገገገ

ለገገገገገ ለገገገገገ ለገገገገገ

ለገገገገገ ለገገገገገ



ዓለም ፡ በተራጠረ ፡ በጊሹ ፡ ከ
 ፱፻ ፡ ፹፩ ፡ በመኖት ፡ እንዲህ ፡ ሆ
 ነ ፡ አጤ ፡ ተክለ ፡ ጊዮርጊስን ።
 እራስ ፡ አሊ ፡ የየጁ ፡ ሰው ፡ ነበ
 ረ ። እራረ ፡ ዋናት ፡ ውትሚራ ፡
 ላይ ፡ መታቸው ። እራስ ፡ አሊ
 ም ፡ ፱፻መት ፡ ቤጌ ፡ ምድርን ፡
 ሁሉን ፡ ገዛ ፡ ሞተ ። ወንድሙ ፡
 አሊ ፡ ጋዝ ፡ ባልጋው ፡ ተቀመ
 ጠ ፡ ፭፻መት ፡ ገዛ ፡ ሞተ ፡ ከዚ
 ያ ፡ ወዲያም ፡ እራስ ፡ ዓሥራት
 ና ፡ እራስ ፡ ወልደ ፡ ገብሬል ፡ ፯
 ዓመት ፡ ገዙ ። የላስታ ፡ ሰዎች ፡
 ነበሩ ፡ በተጣሉ ፡ ጊዜ ፡ እራስ ፡
 ወልደ ፡ ገብሬል ፡ ተሰደው ፡ ወ
 ረኒበኖ ፡ መቅደላ ፡ ሄዱ ። የመ
 ቅደላው ፡ ገዢ ፡ አመዴ ፡ ነበር ፡
 ጉግሣን ፡ አሉላን ። ለራስ ፡ ወ
 ልደ ፡ ገብሬል ፡ እርዳት ፡ ብሎ ፡
 ሰደዳቸው ። እራስ ፡ ወልደ ፡ ገ

ብሬልም ፡ ለጉግሣ ፡ ፎገራን ፡ ግ
 ራ ፡ አዝማች ፡ አሰኝተው ፡ ሰዉ
 ቸው ። እራስ ፡ ወልደ ፡ ገብሬ
 ል ፡ ሂደው ፡ ወገራ ፡ ላይ ፡ ገጠ
 ሙ ። ከራስ ፡ አሥራት ፡ ጋራ ። 5
 እራስ ፡ አሥራትም ፡ ተገዳጅም ፡
 እራስ ፡ መርድን ። ተስሚን ፡ እ
 ራስ ፡ ገብሬን ። ረዳት ፡ ያዘው ፡
 በተዋገ ፡ ጊዜ ። እራስ ፡ ወልደ ፡
 ገብሬል ። እራስ ፡ አሥራት ፡ እ 10
 ራስ ፡ ሠርድ ፡ ሶስቱም ፡ በጦር ፡
 ሞቱ ። እራስ ፡ ገብሬ ፡ የስሚኑ ፡
 ሸሽተው ፡ አመለጡ ። አልጋው ፡
 የሁሉም ፡ የሚቀመጥበት ፡ 1
 ታ
 ጣ ። ድሉ ፡ የራስ ፡ ወልደ ፡ ገብ 15
 ሬል ፡ ሆነ ። ልጃቸውን ፡ በባት
 ሀ ፡ አልጋ ፡ ተቀመጥ ፡ በሉት ፡
 ስለ ፡ አባቱ ፡ ሞት ፡ አያለቀሰ ፡
 እምቢ ፡ አለ ። አሉላም ፡ ጉግሣ
 ን ፡ አለው ። ባልጋው ፡ አንተ ፡ 20

1 MS. የሚቀመጥበት.

ተቀመጥ ፡ ጉግሣም ፡ አሉላን ፡
 እንዴህ ፡ አለው ፡ ማን ፡ ሰጠን ፡
 ብለን ፡ በሰው ፡ አልጋ ፡ እንቀ
 መጣለን ። አሉላም ፡ እንዴህ ፡
 5 አለ ፡ ረቢ ፡ ሰጠን ፡ ብለን ። ከዘ
 ያ ፡ ወዲያም ፡ አሉላ ፡ አዋጅ ፡
 ነገረ ። እንዴህ ፡ ብሎ ፡ የሞትነ
 ም ፡ እኛ ፡ ያለነም ፡ እኛ ፡ ለጉግ
 ሣ ፡ ያልታጠቀ ፡ ወንድን ፡ ቁላው
 10 ን ፡ ሴቱን ፡ ጡትን ፡ ይሰለብ ፡ ብ
 ሎ ፡ ነገረ ። የእግዚአብሔር ፡ ፈቃ
 ድ ፡ ነው ፡ ጉግሣም ፡ ቤጌ ፡ ም
 ድርን ። ጉጃምን ፡ ወሎን ፡ ሁሉ
 ንም ፡ ጅጌዓመት ፡ ገዙ ፡ ሞቱ ። የ
 15 ራስ ፡ ጉግሣም ፡ አወጣጥ ፡ እን
 ዴህ ፡ ነው ፡ የየጁ ፡ ሰው ፡ ናቸ
 ው ። የጁ ፡ ያነ ፡ ጊዜ ፡ ጉጁ ፡ የ
 ሚባል ፡ ሸፍታ ፡ ነበር ። ተጋሎ
 ችም ፡ በተዋጋ ፡ ጊዜ ፡ የተማረ
 20 ከውን ፡ ሁሉ ፡ ዓይኑን ፡ አውጥቶ ፡
 አውጥቶ ፡ በእንቅብ ፡ ቆልሎ ። አ
 ንዱን ፡ ሰው ፡ ዓይኑን ፡ ሳያወጣ ፡
 መሪ ፡ አድርጎ ፡ ይሰዳቸው ፡ ነበ
 ረ ፡ ወደ ፡ አገራቸው ። ደግሞም ፡
 25 ሰውን ፡ ከራሱ ፡ ጀምሮ ፡ በአፍ
 ንጫው ፡ እኩል ፡ በምሳር ፡ ይፈ
 ልጥ ፡ ነበር ። ፈላጩም ፡ ምሳሩ

ን ፡ ከአፍንጫው ፡ ላይ ፡ በላተ ፡
 ጊዜ ፡ እሱን ፡ ደግሞ ፡ ያስፈል
 ጠው ፡ ነበር ። ያነ ፡ ጊዜም ፡ እ
 ነ ፡ እራስ ፡ ጉግሣ ፡ ዘመዶቹ ፡ ነ
 በሩ ። ጠንቋይም ፡ ከአንተ ፡ ወ
 ገን ፡ ከሴት ፡ የተወለደ ፡ አልጋ
 ህን ፡ ይወስዳል ፡ ባለው ፡ ጊዜ ፡
 ሊገድላቸው ፡ ፈለገ ፡ እነራስ ፡
 ጉግሣን ። ሸሽተውም ፡ መቅደ
 ላ ፡ ከአመዴ ፡ ሄዱ ። አመዴም ፡
 በተቀበላቸው ፡ ጊዜ ፡ ባለሕጻን ፡
 አደረጋቸው ። አንድ ፡ ቀንም ፡
 ጉግሣ ፡ ¹ በፈረስ ፡ በተጫወቱ ፡
 ጊዜ ። ጉግሣ ፡ የአመዴን ፡ ጋሻ ፡
 በዘንግ ፡ ወጋ ። የአመዴ ፡ ጋሻ ፡
 በአገሩ ፡ ጎፋር ፡ ነው ፡ ሰው ፡
 ሁሉ ፡ አንጎረጎረ ። ስለዚህ
 ም ፡ አመዴ ፡ በምክንያት ፡ ለእ
 ራስ ፡ ወልደ ፡ ገብራል ፡ የጦር ፡
 እረዳት ፡ አድርጎ ፡ ሰደዳቸው ።
 እራስ ፡ ጉግሣም ፡ በሞቱ ፡ ጊዜ ፡
 ልጃቸው ፡ ይማም ፡ ባልጋው ፡
 ተቀመጡ ፡ ፪ዓመት ፡ ተዘጠኝ ፡
 ወር ፡ ገዙ ፡ ሞቱ ። እራስ ፡ ማር
 ዩ ፡ ወንድማቸው ፡ ባልጋው ፡
 ተቀመጡ ፡ ወደ ፡ ትግሬ ፡ ዘመ
 ቱ ፡ ከሰብአ ፡ ጋዳስ ፡ ጋራ ፡ ያ

¹ MS. ጉግሥ.

በረ ፡ ዓባይ ፡ ላይ ፡ ተዋጉ ። የሰ
በአ ፡ ጋዲስ ፡ ልጅ ፡ ሐገሱ ፡ በ
ነፍጥ ፡ ገደላቸው ፡ እራስ ፡ ማ
ርዬን ። ሐገሱንም ፡ የራስ ፡ ማ
ርዬ ፡ ሰው ፡ ገደለው ። ሰብአ ፡
ጋዲስም ፡ ተያዙ ። ብዙ ፡ ሰው ፡
አለቀ ። ድሉ ፡ የራስ ፡ ማርዬ ፡
ሆነ ። በነጋው ፡ አዛጋር ፡ ውብ ፡
እሾት ፡ ሰብአ ፡ ጋዲስን ፡ ገደላ
ቸው ። እራስ ፡ ማርዬም ፡ ፫ዓመ
ት ፡ ታንድ ፡ ወር ፡ ገዙ ። በራስ ፡
ማርዬ ፡ አልጋ ። ወንድማቸው ፡
እራስ ፡ ዶሪ ፡ ተቀመጡ ፡ ፫ወር ፡
ገዙ ፡ ሞቱ ። በእራስ ፡ ዶሪ ፡ አ
ልጋ ። እራስ ፡ አሊ ፡ የወንድማ
ቸው ፡ የአሉላ ፡ ልጅ ፡ ተቀመ
ጡ ፡ ሸዩዓመት ፡ ገዙ ። ። ጉ
ግሣም ፡ አሉላን ፤ ይማምን ። ማ
ርዬን ። ዶሪን ፡ ወለዱ ። ። አ
ሉላም ፡ እራስ ፡ አሊን ፡ ወለደ ፡
ተወይዘሮ ፡ መነን ። አሉላም ፡ አ
ርዝም ፡ አደንድን ፡ የሚባል ፡ እ
ንጨት ፡ ስለ ፡ ምንዝር ፡ በአፉ ፡
ነክሶ ፡ ወደ ፡ ሴት ፡ በደረሰ ፡ የእ
ንጨቱ ፡ ወሀ ፡ ከሆዱ ፡ ገባ ፡ አ
ፍጥጦ ፡ ገደለው ። እራስ ፡ አሊ
ም ፡ የማይገባ ፡ ጳውሎስ ፡ እን
ደ ፡ ተናገረው ፡ ወንዶች ፡ በወን
ዶች ፡ ነውር ፡ ያደርጋሉ ፡ እንዳ

ለ ፡ በደረገ ፡ ጊዜ ፡ ዘመዶቻቸው
ውም ፡ እጅግ ፡ ድኃ ፡ በበደሉ ፡
ጊዜ ፤ የአብሻ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡
ፍርድን ። መልካም ፡ መሰራት ፡
ን ። እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ 5
በተወ ፡ ጊዜ ። በስም ፡ ክርስቲ
ያን ፡ ተብለው ። በአየሱስ ፡ ክ
ርስቶስ ፡ ወንጌል ፡ ፈንታ ፡ አስ
ማት ። ምንዝር ፡ ስካር ፡ ቧልት ፡
ጥመት ፡ በደረገ ፡ ጊዜ ። እግዚ 10
አብሔር ፡ አምላክ ፡ ቀናዲ ፡ ነ
ውና ። ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስን ፡ አስ
ነሣ ፡ ሁሉን ፡ የሚቀጣ ። ። በ
ራስ ፡ አሊም ፡ ዘመን ፡ አባ ፡ ቄ
ርሎስ ፡ ከሞቱ ፡ ጀምሮ ፡ በሀበ 15
ሻ ፡ ምድር ፡ ፲፯ዓመት ፡ ጳጳስ ፡
ታጣ ፤ በ፲፯ዓመትም ፡ አባ ፡ ሰላ
ማ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ደጃች ፡ ው
ቤ ፡ የስሜኑ ፡ የትግሬው ፡ ገጋር ፡
አቡንን ፡ ይዘው ። ከራስ ፡ አሊ ፡ 20
ጋራ ፡ ደብረ ፡ ታቦር ፡ አጅባር ፡
ላይ ፡ ተዋጉ ። እራስ ፡ አሊም ፡
ሸሹ ። ደጃች ፡ ውቤን ፡ አቡንን ፡
ብሩ ፡ አሊ ፡ ጋዝ ፡ ያዛቸው ። እ
ራስ ፡ አሊም ፡ ተመልሰው ፡ ከ 25
አልጋቸው ፡ ገቡ ። ደጃች ፡ ው
ቤን ፡ ፈትተው ፡ ምረው ፡ ከአገ
ራቸው ፡ ሰደዷቸው ። አባ ፡ ሰ
ላማም ፡ ብዙ ፡ ዘመን ፡ በሆነዎ ፡

ጊዜ ፡ ከሀናት ፡ ሁሉ ፡ ተነሱባቸ
 ወ ፡ በሃይማኖት ፡ ሶስት ፡ ልደ
 ት ፡ የጸጋ ፡ ልጅ ፡ በተዋሀድ ፡ ከ
 በረ ፡ የሚሉ ፡ ። አቡነ ፡ ሰላማም ፡
 5 የአብ ፡ ልጅ ፡ የማርያም ፡ ልጅ ፡
 በተዋሀድ ፡ ከበረ ፡ በሉ ፡ ባሉ ፡ ጊ
 ዜ ፡ የአዘዘ ፡ ከሀናቶች ፡ ከሸዎች ፡
 ከሀናት ፡ ጋራ ፡ አንድነት ፡ ሁነው ።
 ብዙ ፡ ብር ፡ ለእራስ ፡ አሊና ፡ ለ
 10 ወይዘሮ ፡ መነን ፡ በሰጡ ፡ ጊዜ ፡
 እንዲያሰጧቸው ፡ አዘዙ ፡ አዘዘ
 ችና ፡ ሸዎች ፡ ጦር ፡ ሁነው ፡ ከሀ
 ናቱ ፡ ዘርፈው ፡ ገፈው ፡ ሰደዱቸ
 ወ ፡ አባ ፡ ሰላማም ፡ እጅግ ፡ አዘ
 15 ኑ ። ወደ ፡ እግዚአብሔርም ፡ በጸ
 ለዩ ፡ ጊዜ ፡ ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስን ፡
 አስነሳ ። አዋጅ ፡ ነገሩ ፡ ወልደ ፡
 አብ ፡ ወልደ ፡ ማርያም ፡ በተዋ
 ሀድ ፡ ከበረ ፡ በል ፡ ብለው ። አ
 20 ልልም ፡ ያለውን ፡ በጁራፍ ፡ ገ
 ረፉት ። በዚህም ፡ ገባሁ ፡ እያ
 ለ ፡ ብዙ ፡ ሰው ፡ ተገዘተ ። አን
 ዱም ፡ ሰው ፡ አልገባም ፡ ብሎ ፡
 ከወሎ ፡ ሲደርስ ፡ ሞተ ። ንጉሥ ፡
 25 ቴዎድሮስ ፡ ወደ ፡ ሻዋ ፡ በሄዱ ፡
 ጊዜ ። አቡነ ፡ ሰላማን ፡ ከጎንደ
 ር ፡ ያሰጧቸውን ፡ ከሀናት ፡ እየ
 ገረፉ ፡ አገፀቸው ፡ በሃይማኖት ፡
 ወልደ ፡ አብ ፡ ወልደ ፡ ማርያም ፡

በተዋሀድ ፡ ከበረ ፡ እንላለን ፡ እ
 ያሉ ፡ ተገዘቱ ። እኩሌቶችም ፡
 እነ ፡ ራስ ፡ እንግዳን ፡ ንጉሥ ፡
 አዘው ፡ በረከት ፡ የሰደዱ ፡ ጊ
 5 ዜ ፡ በሰልፍ ፡ የሞተ ፡ የተወጋ
 ም ፡ አለ ። እኩሌቶቹንም ፡ ከሀ
 ናት ፡ ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡ ባራ
 ተኛው ፡ ዓመት ፡ ሻዋ ፡ የሄዱ ፡
 ጊዜ ፡ ተይዘው ፡ ተቈረጡ ። አ
 ባ ፡ ሰላማን ፡ የወጋ ፡ ሰው ፡ ሁ
 ሉ ፡ በየስፍራው ፡ በምንም ፡ በ
 ምን ፡ ብሎ ፡ አለቀ ። ። የዘ
 ሀም ፡ ዘመን ፡ ከሀናት ፡ በእውነ
 ት ፡ አልተከራከሩም ፡ ስለ ፡ ም
 ድራዊ ፡ ንብረታቸው ፡ ነው ፡ እ
 15 ንጂ ። የነዚያስ ፡ ስራቸው ፡ ምን
 ዝር ፡ አስማት ፡ ስካር ። የዘሀን ፡
 ዓለም ፡ ክብር ፡ ጌጥና ፡ ኩራት ፡
 የማገሌት ፡ ዘፈን ፡ ለሰው ፡ ለመ
 ታየት ። ብርን ፡ ለማግኘት ፡ ነ
 ወ ። ቀን ፡ ቀን ፡ የሰውን ፡ ስራ ፡
 ይሰራሉ ፡ የየሱስ ፡ ክርስቶስን ፡
 ወንጌል ፡ ይተረጉማሉ ፡ የሚሰ
 ማቸው ፡ የለም ። ሌሊት ፡ ከጋለ
 ሞታ ፡ ያድራሉና ። ጌታችን ፡
 20 አያሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ በወንጌል ፡
 እንዳለ ። ለሰው ፡ ጥነ ፡ ሸክም ፡
 አስራችሁ ፡ በጫንቃው ፡ ላይ ፡
 ትጭኑበታላችሁ ። እናንተ ፡ በ

ንድ፡ ጸታችሁ፡ ስንኳ፡ አትነኩ
ትም፡ እንዳለ ። ደግሞም፡ አት
ስረቁ፡ ትላለህ፡ አንተ፡ ትሠር
ቃለህ፡ እንዳለ ። ይህንን፡ ሁሉ፡
ክፋት፡ በየ፡ ጊዜ፡ እግዚአብሔ
ር፡ በሀብሻ፡ ላይ፡ ንጉሥ፡ ቴ
ዎድሮስን፡ አስነሳ፡ ምንዝር፡ የ
ማይወድ ። ገንዘብ፡ ሐሰት፡ ሥ
ርቆት፡ የማይወድ ። ሸፍጥንም፡
ሁሉ፡ የማይወድ ። እግዚአብሔ
ርን፡ የፈራ ። እጅግ፡ የሚሰጥ ።
እንግዳ፡ የወደደ፡ ለታመመ፡ የ
ሚያዝን ። በአንዲት፡ ሴት፡ የ
ቆረብ ፤ የንጉሥ፡ ቴዎድሮስ፡ አስተ
ዳደግ፡ እንዴህ፡ ነው ። በልጅ
ነትዎ፡ ቸንከር፡ ትምርት፡ ሲማ
ሩ፡ ከገዳሙ ። ደጃች፡ ማሩ፡ በ
ደምቢያ፡ ሸፈቱ ። ያነ፡ ጊዜ፡ የ
ቤጌ፡ ምድር፡ ሁሉ፡ ገጋር፡ እ
ራስ፡ ይማም፡ ነበሩ ። ደጃች፡
ማሩን፡ ለማሳደድ፡ በመጡ፡ ጊ
ዜ፡ ገዳሙን፡ ሰበሩት ። አብረ
ው፡ የሚማሩዋቸውን፡ ማጅአ
ሽከሮች፡ ሰልቦ፡ ልጅ፡ ካሳን፡
ትቷቸው፡ ሄደ፡ በውስጥ፡ ሳሉ።
ዳዊት፡ እንደ፡ ተናገረ ። እግዚ

አብሔር፡ የሚባርከቸው፡ ምድ
ርን፡ ይወርሷታልና ። እንዳለ ።
በ፴፯መዝሙር፡ በጳጳ፡ ቀጥ
ር ። ። ከደጃች፡ ክንፋ፡ ቤ
ት፡ ነው፡ ያደጉት ። ደጃች፡ ክ
ንፋም፡ በሞቱ፡ ጊዜ፡ ልጅ፡ ካ
ሳ፡ ከልጃቸው፡ ከልጅ፡ መከ
ንን፡ ሆኑ ። የደጃች፡ ክንፋ፡ ል
ጆች፡ መከንንን፡¹ ይልማ፡ ይባ
ሉ፡ ነበር ፤ ሁለቱ፡ በተዋጉ፡ ጊ
ዜ፡ ዘንዲ፡ በሚባል፡ አገር ። ል
ጅ፡ መከንንን፡¹ ድል፡ ሆኑ ። ል
ጅ፡ ካሳም፡ ተማርከው፡ ሳሉ፡
አብሮ፡ አደግ፡ ናቸውና፡ ያ፡
ማርኳቸው፡ ያለ፡ ፈረሳቸውን፡¹⁵
መልሶ፡ ሰጥቸው ። ጋማው፡ እ
ጅግ [፤] የረዘመ፡ ነበር፡ ከፈረሶ
ች፡ ይልቅ ። በዚህ፡ ፈረስ፡ አ
ንድ፡ ቀን፡ ሁለት፡ ዘሆን፡ ገደ
ሉበት፡ ከአቶ፡ በተዋገ፡ ሁነው፡²⁰
ሳሉ ። አቶ፡ በተዋም፡ እኔ፡ ሳ
ልገድል፡ እሱ፡ ገደለ፡ ብለው፡
በቅናት፡ ከግብር፡ ከለከሏቸው ።
ልጅ፡ ካሳም፡ በተቈጧቸው፡
ጊዜ፡ ሰለባውን፡ ከእጃቸው፡²
አውልቀው፡ ጥለው ። ከእሎሃ፡
ገሥግሠው፡ ወፍታ፡ ገቡ ። የሁ

¹ MS. መከንን. — ² MS. ከእጃው.

ለት፡ ቀን፡ ገብ፡ ነው ። ። ። ።
 ክልጅ፡ መከንንና፡ ክልጅ፡
 ይልማ፡ ሁነው፡ ብሩ፡ ገብ፡
 የገባላቸውን፡ ገብ፡ ተቀጥ፡ በር፡
 5 በተቀጥ፡ ጊዜ፡ እነ፡ ልጅ፡ መ
 ከንን፡ ድል፡ ሆኑ ። ልጅ፡ ካሳ
 ም፡ ሸሽተው፡ ገርጊ፡ ከሚባ
 ል፡ አገር፡ ካንድ፡ ሰው፡ ቤት፡
 ገቡ ። ወር፡ ሙሉ፡ ሠውራቸው፡
 10 ቀን፡ ከዱር፡ ሌሊት፡ ከቤት፡
 አያደረገ፡ ይኸውም፡ አገር፡ ዓ
 ይነታው፡ አለፋ፡ ይባላል ።
 ኋላም፡ እግዚአብሔር፡ አምላ
 ክ፡ ሀብት፡ በሰጣቸው፡ ጊዜ፡
 15 ይቲጌ፡ መነንን፡ ድል፡ ነስተው፡
 ተሰሪ፡ አገቡ፡ ባለፋ፡ ሁሉ ። በ
 ዘያም፡ አንድ፡ ወር፡ ሰውሮ፡
 ባኖራቸው፡ ሰው፡ ሸደታደር፡
 ገባበት ። ወደደጃች፡ ካሳም፡ መ
 20 ጣ፡ በሌሊትም፡ ጮኸ ። ደጃች፡
 ካሳም፡ ገና፡ በድምጡ፡ አወቁ
 ት ። አሲዘውም፡ አስመጡት፡
 እገሌ፡ አይደለህም፡ ብለው፡ ስ
 ሙን፡ ጠየቁት ። አምን፡ ነኝ፡
 25 አለ ። ከአልፈኝ፡ አግብተው፡
 ከሚሰጡት ፡ ጋራ፡ አኖሩት፡ አ
 ስራ፡ ሁለቱንም፡ ወታደር፡ አሰ
 ጥተው ። ጽብር፡ ጽብራ ። ጽላም ።
 ሴት፡ ባርያ ። ወንድ፡ ባርያ፡ ሰ

ጥተው ። አገሩን፡ ጉልት፡ አድር
 ገው፡ ሰጥተው፡ ሰደዱት ። ። ።
 ከዚህም፡ ሰው፡ ቤት፡ ተሰው
 ረው፡ ኑረው፡ በወጡ፡ ጊዜ ።
 ዳሞት፡ ሂደው፡ ከደጃች፡ ገብ
 ሹ፡ ቤት፡ ሎሌ፡ ሆኑ ። ደጃች፡
 ገብ፡ አንጋጣ፡ ላይ፡ ክልጃ
 ቸው፡ ከብሩ፡ በተቀጥ፡ ጊዜ ።
 ልጅ፡ ካሳ፡ ጅሰው፡ ማርከው፡
 ጸጠር፡ ነቅለው፡ ፈረሰቸውም፡
 ቁስሎ፡ መጡ ። ለደጃች፡ ገብ
 ሹ፡ በፈከሩ፡ ጊዜ ። ፈረሰና፡ ጃ
 ሕ፡ ለምድ፡ ሰጥቶቸው ። ። ዳ
 ግመኛም፡ ተመልሰው፡ ከአቶ፡
 በተቀ፡ ጋራ፡ ሆኑ ። አቶ፡ በ
 ተቀም፡ የወይዘሮ፡ መነን፡ ም
 ስለኔ፡ ነበሩ፡ በቋራ፡ ላይ ። አሰ
 ፋቸው ። ያን፡ ግዜ፡ ወይዘሮ፡
 መነን፡ የራስ፡ አለ፡ እናት፡ ገብ
 ንደር፡ ነበሩ ። ደምቢያን፡ ከፍ
 ሮታ፡ በመለስ፡ ይገዙ፡ ነበሩ ።
 ልጅ፡ ካሳም፡ አቶ፡ በተቀ፡ በ
 ታሰሩ፡ ሸሽተው፡ ወደ፡ ቋራ፡
 ወረዱ ። ከአለፋ፡ ሸደታደሮች፡
 ተከተሏቸው ። ይልማ፡ ወሰን፡
 የሚባል፡ ሰው፡ ከወይዘሮ፡ መ
 ነን፡ ተጣልቶ፡ አገር፡ ለቆ፡ ወ
 ደ፡ ቋራ፡ ወርዶ፡ ነበር ። ልጅ፡
 ካሳም፡ ከይልማ፡ ወሰን፡ በሄዱ፡

ቡ ፡ ጋራ ፡ ተማማሉ ። ወደ ፡ ፈ
 ሮሄ ፡ ወጥተው ፡ ፴ጋሻ ፡ አባብ
 ለው ፡ በወረዳ ፡ ጊዜ ፡ ገንዳዋ ፡
 ቁላ ፡ ጅንጋድ ፡ ራስ ፡ ሰፍሮ ፡ ነበ
 5 ር ። ወደ ፡ ንግድ ፡ የሚወርድ ።
 ልጅ ፡ ካሳም ፡ ማጅጋሻ ፡ ሁነው ፡
 ጅን ፡ ንጋድ ፡ እራስ ፡ ሙቱት ።
 ብዙ ፡ ፈረስና ፡ በቅሎ ፡ ብርም ፡
 ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ አገኙ ። ወታደር
 10 ም ፡ እጅግ ፡ ደስ ፡ አለው ።
 ከዚያ ፡ ወዲያም ፡ እድሪስ ፡
 ከሚባል ፡ ግንጃር ፡ ጋራ ፡ አባ ፡
 አምበላይ ፡ ወደ ፡ ሚባል ፡ አገ
 ር ፡ ሻንቅላ ፡ ዘመቱ ። ርጂጋሻ ፡
 15 ሁነው ፡ ከግንጃሩ ፡ ሌላ ። በጀቀ
 ን ፡ ደረሱ ፡ በሚነጋበት ፡ ጊዜ ፡
 አሰለፉት ። አሉትም ፡ አንድህ ፡
 የወጋኸውን ፡ አንድህ ፡ ደግመ
 ው ። ብለው ፡ ሂድ ፡ አሉት ። ደ
 20 ግመውም ፡ ቁም ፡ አሉት ። ሁል
 ህም ፡ አንደ ፡ ጊዜ ፡ ጩህ ፡ አ
 ውካ ፡ አሉት ። ይህንንም ፡ ማለ
 ትዎ ፡ ከራራምቱ ፡ ሻንቅላ ፡ ሰዋቸ
 ውን ፡ በሰይፍ ፡ እንዳይፈጅ ፡ ነ
 25 ው ። ጩኸት ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ እ
 ንዲሸሽ ። ከጩኸቱ ፡ በኋላ ፡ ሂ
 ድ ፡ አሉት ። ያንንም ፡ መንደር ፡

ገቡት ፡ ሙቱትም ። ጂጂየሚሆን ፡
 ሻንቅላ ፡ ተያዘ ። ሴቱም ፡ ወንዱ
 ም ። ብዙ ፡ ፍየልና ፡ በግ ፡ ላም
 ም ። ከልጅ ፡ ካሳም ፡ ሰው ፡ ሁ
 ለቱ ፡ ሻንቅላ ፡ ሲያሳድዱ ፡ ወግ
 ቶ ፡ ጣላቸው ። ልጅ ፡ ካሳም ፡
 በሰሙ ፡ ጊዜ ። ጂያህል ፡ አሽከሮ
 ች ፡ ይዘው ፡ ሄዱ ። የወደቁትን
 ም ፡ አንዱን ፡ እርሰዎ ፡ ተሸከ
 ሙ ፡ አንዱን ፡ አሽከሮችዎ ፡ የ
 ልጅ ፡ ካሳም ፡ እግርዎ ፡¹ በክረም
 ት ፡ እንደ ፡ ሚሄድ ፡ ሰው ፡ ብ
 ዙ ፡ ጭቃ ፡ አነሣ ፡ እግረዎ ።¹ የ
 ተወጋው ፡ ሰው ፡ ደም ። በደግ
 ዎ ፡ አየወረደ ፡ ሰውነትዎን ፡ ሁ
 ሉ ፡ አጠመቅዎ ። የተወጉት ፡
 ሁለቱም ፡ ከሰፈር ፡ ገብተው ፡ ሞ
 ቱ ። ከዚያም ፡ ሂደው ፡ አይማ ፡
 ወንዝ ፡ ሰፈሩ ። ሰልፈው ። ሻን
 ቅላ ፡ አደጋ ፡ የሚጥለው ፡ ሲመ
 ለሱ ፡ ነውና ። ወታደሩንም ፡ ፍ
 የል ፡ የባሕር ፡ ማሸላ ፡ እንዳይ
 በላ ፡ ከለከሉት ። ቅዘን ፡ እንዳይ
 ገድለው ፡ ብለው ። የዘጠኙን ፡
 ቀን ፡ መንገድ ፡ በጅቀን ፡ ገቡ ፡
 ገሥግሠው ። ከመንገድ ፡ ሰፍረ
 ው ፡ ሳሉ ፡ ሌሊት ፡ አንበሳ ፡ በ

¹ Note the form of the suffix (cf. PRAETORIUS, *Amh. Sprache*, § 79 a).

ጮኸ፡ ጊዜ፡ በፍክራ፡ መንፈስ፡
 ቅዱስ፡ ትንቢት፡ አናገራቸው።
 እኔ፡ የክርስቶስ፡ ባርያ፡ ከሰፊ
 ሬ፡ ደግሞ፡ የምመታው፡ ጦር፡
 አለ፡ ብለው፡ ፈክሩ። ትንቢት፡
 መናገርም፡ የጀመሩ፡ ያነ፡ ግዜ፡
 ነው። ከሰፊራቸው፡ ደለጉ፡ ከ
 ሚባለው፡ ስፍራ፡ በደረሱ፡ ጊ
 ዜ። ሰፍረው፡ ሳሉ። አንድ፡ ቀ
 ን፡ በሌሊት፡ ጅቤት፡ አገው፡
 አደጋ፡ ጣለብዎ። የልጅ፡ ከሳ
 ም፡ ሰው፡ እኩሌታው፡ ሸሸ።
 እኩሌታው፡ መዋጋት፡ በጀመ
 ረ፡ ጊዜ። ልጅ፡ ከሳም፡ የሚቀ
 መጡባት፡ ዛፍ፡ ነበረች። ከዚ
 ያች፡ ስር፡ ሂደው፡ ቁመው፡ ሳ
 ሉ። አሽከር፡ ከኋላም፡ አቅራ
 ሬ። ፈክረው፡ እንዴት፡ ተባብ
 ለን፡ ነበር፡ እያሉ፡ ወታደሩን፡
 ባጣኑት፡ ጊዜ። ጎራዴ፡ መዘ
 ወው፡ ሶስቱን፡ ገደለው፡ ተማረ
 ክ፡ ባሉት፡ ጊዜ። አገው፡ ሁ
 ሉ፡ ሸሸ። ልጅ፡ ከሳም፡ ደግሞ፡
 በፊረስ፡ አሳደው፡ ፪ገደሉ። የ
 ተማረከውም፡ አገው፡ ፫ጀከስ
 ድሳ፡ ሰው፡ ነው። የተያዙትን
 ም፡ ልጅ፡ ከሳ፡ እንዴህ፡ ብለ
 ወው፡ ጠየቋቸው። ምን፡ ብበድ
 ላችሁ፡ ወጋችሁን፡ ብለው። አ

ገዎችም፡ እንዴህ፡ አሉ፡ እርሰ
 ም፡ እንዳሉ፡ አላወቅንም፡ ብለ
 ወው፡ መለሱ። እደራስን፡ ልንወ
 ጋ፡ ነበር፡ እንጂ፡ አሉ። ልጅ፡
 ከሳም፡ እድራስ፡ የኔ፡ አይደለ
 ም፡ አሉ። የአባታቸው፡ የእር
 ሳቸውም፡ ገባር፡ ነውና። ይህ
 ም፡ እድራስ፡ ሻንቅላና፡ ግንጃ
 ር፡ ድብልቅ፡ ነው። ያነ፡ ጊዜ
 ም፡ ስለ፡ ስፍራ፡ ብሎ፡ እድራ
 ስ። ያንድ፡ ሰዓት፡ መንገድ፡ የ
 ሚያህል፡ ሂዶ፡ ሰፍሮ፡ ነበር።
 በነጋው፡ ልጅ፡ ከሳ፡ ቀናን፡
 የምስራች፡ ና፡ እንገናኝ፡ ብለ
 ወው፡ በላኩበት፡ ጊዜ፡ መጣ።
 በመጣም፡ ጊዜ፡ በዓረብ፡ ቋን
 ቋ፡ ተናገሩት። ጭግግጭግም፡ በ
 አምሐርኛ፡ ተናገሩት፡ እንዴ
 ህ፡ ብለው። እኔ፡ ምርቱን፡ አ
 ፊስሁ፡ አባዬ፡ እድራስ፡ ያንተ
 ን፡ ጠላት፡ ባሉ፡ ጊዜ። መቶ
 ወን፡ አገው፡ መርጠው፡ ሰጡ
 ት፡ ግዛው፡ ብለው። አንተን፡
 ለገዛህ፡ ነበርና፡ አሉት። ሁለ
 ት፡ መቶ፡ ታሥሩን፡ ግን፡ እኔ።
 ምርቱን፡ እንዳፈስሁ፡ አንተም፡
 ግርዱን፡ እፈስ፡ ብለው፡ ሰጡ
 ት። እድራስም፡ ፪፻፡ ታስሩን፡
 በሰይፍ፡ አስመታቸው። ደግ

ሞ፡ አምሳውን፡ ከሎሌያቸው፡
 ያንዱ፡ ወንድም፡ ይዟቸው፡
 መጥቶ፡ ነበርና ። ስለ፡¹ ሎሌዎ፡
 ወንድም፡ እንዴህ፡ አሏቸው ።
 5 እናንተስ፡ ከኔ፡ ደጅ፡ ደርሳች
 ሁ፡ እንዲያው፡ እንዴት፡ ትሄ
 ዳላችሁ ። ንሣ፡ አንዳንድ፡² ጆሮ
 ሞቸውን፡ እየቁረጥህ፡ ስደዳቸ
 ው፡ ባሉ፡ ጊዜ ። አንዱ፡ አፈ
 10 ኛ፡ አገው፡ እንዴህ፡ አለ ። ሁ
 ለት፡ ሁለት፡ ጆሮአችን፡ ይሁ
 ን፡ ከሞት፡ እንዳን፡ እንጂ፡ አ
 ለ ። ስለ፡ ፍራት፡ የሰይፋን፡ ሞ
 ት፡ አይቷልና ። ይህን፡ ባለ፡ ጊ
 15 ዜ፤ ልጅ፡ ካሳም፡ እንደ፡ ተናገ
 ረ፡ ሁለት፡ ሁለት፡ ጆሮአቸው
 ን፡ ቁርጠህ፡ ስደዳቸው፡ አሉ ።
 ተቁርጠውም፡ ሄዱ ። ያንንም፡
 በፊት፡ የተማረከውን፡ ሻንቅላ፡
 20 እድሪስን፡ ለእንተ፡ ይሁን፡ ብ
 ለው፡ ሰጡት ። ያነ፡ ጊዜም፡ እ
 ህል፡ አልነበራቸውም፡ በበረ
 ኃ፡ ነበሩ፡ እንጂ ። የሚበሉ
 ትም፡ የእንጨት፡ ፍሬ፡ የእን
 25 ጨት፡ ውስጥ፡ ማን፡ ማር፡ የ
 ሚባል፡ ነበረ ። ሻንቅላውም፡ ገ
 ባራቸው፡ ማሩን፡ እየቁረጠ፡ ያ

መጣላቸው፡ ነበር ። አንድ፡ ቀ
 ንም፡ የማሩን፡ ወለላ፡ አቅል
 ጠው፡ አጥርተው፡ ቢፋጋ፡ አ
 ያደረጉ ። ምድር፡ ቁፍረው፡ እ
 ንዲቀዘቅዘ፡ በውስጥ፡ አደረጉ
 ት ። በቀዘቀዘም፡ ጊዜ፡ ልጅ፡
 ካሳ፡ አዳራሽ፡ ተገኝለት፡ ለወ
 ታደሩ ። ለሽማግሌው፡ ሸፋጋ፡
 ለሁለት፡ ለሁለት ። ለልጅ፡ ለል
 ጁም፡ ለሶስት፡ ሰጡት ። ወታደር
 ም፡ በጠገበ፡ ጊዜ፡ ጥበባቸውን፡
 አይቶ፡ እጅግ፡ ተደነቀ ፤ ስጦታ፡
 በማወቃቸው ፤ ያነ፡ ጊዜ
 ም፡ ከወይዘሮ፡ መነን፡ የሸሹ፡
 ሰዎች፡ ነበሩ ። ከልጅ፡ ካሳም፡
 ወዳጅ፡ ያልሆኑ ። ያራት፡ ቀን፡
 መንገድ፡ የሚያህል፡ ነበረ ። ል
 ጅ፡ ካሳም፡ ገሥግሠው፡ ዘረፏ
 ቸው ። ሹላም፡ የሚሆን፡ ተገ
 ኘ ። ከዘያም፡ በተመለሱ፡ ጊዜ ።
 እድሪስ፡ ጀጅ፡ የሚሆን፡ ግመ
 ል፡ እህል፡ ጭኖ፡ መጣ ። ያነ፡
 ጊዜ፡ ም፡ ደለጉን፡ የፊሳውን፡
 ግማት፡ አስለቅቋቸው፡ ነበርና ።
 ሻሆ፡ ላይ፡ ተገናኙ ። ልጅ፡ ካ
 ሳም፡ ያንዱን፡ ግመል፡ ጭነ
 ት፡ ለሁለት፡ ለሁለት፡ ሰጡት ።

¹ MS. ስሉ. — ² MS. እንዳይ.

ወታደርም ፣ ምድር ፣ አደቁፈ
 ረ ፣ ማሸላውን ፣ በጉድጓድ ፣ ከ
 ተተ ። እጅግም ፣ ጠገበ ። ያ
 ነ ፣ ጊዜም ፣ ቋራ ፣ ሁሉ ፣ ጠፍ ፣
 ሁኖ ፣ ነበረ ። ልጅ ፣ ካሳም ፣ ለባ
 ላገሩ ፣ ሁሉ ፣ ብዙ ፣ ብር ፣ ሰጡ
 ት ፣ መቁፈረያ ፣ ግዛ ፣ ብለው ።
 ልጅ ፣ ካሳም ፣ ዱሩን ፣ ይጠርጉ ፣
 ጀመሩ ። ከወታደሩ ፣ ጋራ ። ብ
 ዙም ፣ ቁፍረው ፣ ዘሩ ። ያገሩም ፣
 ሰው ፣ ሁሉ ፣ ብዙ ፣ ቁፈረ ፣ ዱ
 ሩን ፣ አደመታ ። አገሩም ፣ ሁ
 ሉ ፣ ለም ፣ ሆነ ። ያነ ፣ ጊዜ
 ም ፣ ያነን ፣ አህል ፣ ሳይጨርሱ ፣
 ወደ ፣ ደጋ ፣ ወጡ ፣ ንዳድ ፣ ፈር
 ተዋልፍ ። አቶ ፣ እንግዳ ፣ ወር
 ቅ ፣ የሚባሉ ፣ ሽፍታ ፣ ነበሩ ።
 ልጅ ፣ ካሳም ፣ ልጃቸውን ፣ አገ
 ቡ ፣ ወዲያውም ፣ ወክኒን ፣ ወ
 ጉት ። አማቸ ፣ በሆኑ ፣ ጊዜ ።
 ወይዘሮ ፣ መነንም ፣ የወህኒን ፣
 መወጋት ፣ በሰሙ ፣ ጊዜ ፣ ጦር ፣
 ሰደዱ ። ልጅ ፣ ካሳም ፣ ሰልፈው ፣
 ባየ ፣ ጊዜ ፣ የወይዘሮ ፣ መነን ፣
 ጦር ፣ ፈርቶ ፣ ተመለሰ ። ወይዘ
 ሮ ፣ መነንም ፣ የልጅ ፣ ካሳን ፣ ብ
 ሮታት ፣ በሰሙ ፣ ጊዜ ፣ ታረቋቸ
 ው ፣ ቋራን ፣ ምስሉኔነት ፣ ሾሻ
 ቸው ። ልጅ ፣ ካሳም ፣ ዘጠና ፣ ጋ

ሻ ፣ ሁነው ፣ ወደ ፣ መተማ ፣ ሄ
 ዱ ፣ በደረሱም ፣ ጊዜ ፣ ወታደሩ
 ን ፣ አሰለፉት ። እየፈከሩ ፣ አጣ
 ኑት ፣ እንዴህም ፣ አሉት ፣ ግንጃ
 ሮ ፣ ሰልፎ ፣ በመጣ ፣ ጊዜ ፣ አት
 ፍራ ፣ አትንቀጥቀጥ ፣ ሰልፈህ ፣
 ገም ፣ በለው ፣ አሉት ። ግንጃሩ
 ም ፣ ሰልፎ ፣ በብዙ ፣ ማስፈረት ፣
 በመጣ ፣ ጊዜ ። ሰልፎ ፣ ገም ፣ አ
 ለው ። ግንጃሩም ፣ ከፈረሱ ፣ ወ
 ሮዶ ፣ ከልጅ ፣ ካሳ ፣ ጋራ ፣ ተገና
 ኘ ። ሰውህን ፣ ቀጠር ፣ ብሎ ፣ በ
 መተማ ፣ ከተማ ፣ መራው ። ከዚ
 ያም ፣ በተነሡ ፣ ጊዜ ፣ ፲፪ ፣ የዘ
 ሆን ፣ ጥርስ ። ፪፻ብር ፣ ፰ባርያ ።
 ፪መጠጊያ ፣ ሰንና ፣ ብርት ። አ
 ልጋ ። ፪፻መቅሙስ ። ብዙ ፣ አ
 ህል ፣ አድርጎ ፣ ሰጥቶ ፣ ሰደዳቸ
 ው ። ምንጣፍም ፣ ጨምሮ ።
 ይህንን ፣ ሁሉ ፣ ዕቃ ፣ ልጅ ፣ ካሳ
 ም ፣ ለወይዘሮ ፣ መነን ፣ በሰደ
 ዱ ፣ ጊዜ ። ወይዘሮ ፣ መነን ፣
 እጅግ ፣ ደስ ፣ አላቸው ። እንዴ
 ህም ፣ ብለው ፣ ላኩባቸው ፣ ያ
 ቶ ፣ እንግዳ ፣ ወርቅን ፣ ልጅ ፣ ት
 ተሀ ። የኔን ፣ ልጅ ፣ አግባ ፣ ብ
 ለው ። ።
 በዚያው ፣ ወራት ፣ የራስ ፣ አ
 ሊን ፣ ልጅ ፣ ይቴጌ ፣ ተቀበቸን ፣

5

10

15

20

25

ምሽት : ትሁንህ : ብለው : ሰጧ።
 ቸው ። በሁለተኛው : ዓመት :
 ልጅ : ከሳም : እጅግ : ተቸገሩ :
 ሰዋቸውም : ተራብ ። እጅግ : በ
 5 ደልና : መዋረድ : ንቀት : በመ
 ጣባቸው : ጊዜ ። በጥቅምት : በ
 ምስተኛው : ቀን : ሽፍትነት :
 ወጡ ። ወይዘሮ : መነንም ። በ
 ጥቅምት : በአስራ : ሁለተኛው :
 10 ቀን : ጦር : ሰደዱ ። ልጅ : ከሳ
 ም : ጫቆ : ላይ : ተዋግተው :
 በእግዚአብሔር : ኃይል : ድል :
 ነሱ : ብዙ : ሰው : ሞተ ። ብዙ :
 መኳንንት : ብዙ : ሰው : ፻፲፭
 15 ጥ : ተማረከ ። ልጅ : ከሳም : አ
 ራት : መቶ : ጋሽኛ : ፳፪ንፍጠ
 ኛ : ይዘው : ነው : የገጠሙት ።
 ተወይዘሮ : መነንም : አንዱ : መ
 ከግንን : ቀኝ : አዝማች : ወንድ :
 20 ይራድ ። እንዴህ : ብሎ ። ፈክረ ።
 ለወይዘሮ : መነን ። ይህን : የከ
 ሶ : ሹያጭ : ልጅ : አሁን : እን
 ደ : ሙጭሙጭላ : አንገቱን :
 አንቁ : አመጣልሻለሁ : አይዘ
 25 ሽ : ብሎ ። ወይዘሮ : መነን : እ
 ንደ : ደነገጡ : አይቷልና ። ል
 ጅ : ከሳ : ሸፈተ : በሳቸው : ጊ
 ዜ ። ጫቆ : ተተያዙት : መኳን
 ንት : አንዱ : ቀኝ : አዝማች :

ወንድ : ይራድ : ነው ። የከሶ :
 ሹያጭ : ልጅ : ብሎ ። ልጅ : ከ
 ሳን : የሰደበ ። ልጅ : ከሳም : እሱ
 ን : እንደ : ተያዘ : በዩ : ጊዜ ።
 እግዚአብሔርን : አመሰገኑ ።
 ወታደርንም : ሁሉ : እንዴህ :
 አሉት ። ወታደር : ዛሬ : ለም
 ኚህለሁ ። ኮሶ : የሚመገብ : እ
 ንግዳ : መጥቶ በኛልና : ብለው ።
 ብዙም : ኮሶ : በተሰበሰበ : ጊ
 ዜ ። አስደቀሰው : በታላቅ :
 ጥዋ : ሙሉ : አድርገው ። ለ
 ቀኝ : አዝማች : ወንድ : ይራ
 ድ : እንዴህ : ብለው : ሰጧቸ
 5 ው ። እናቱ : ከገበያው : ኮሶ :
 ሳይሸጥላት : ቀረ ። እህል : ታጣ
 ና : ይህንን : ኮሶውን : ተመገብ :
 ባሉ : ጊዜ : እኩሌታውን : እን
 ደ : ጠጣው : እኩሌታው : አስ
 ተፋው ። ልጅ : ከሳም : ጦራቸ
 10 ውን : ከጭናቸው : አነረው :
 ነው : ይህንን : ሲያደርጉ ። ሶስ
 ቱን : መኳንንት : አስረው : የቀ
 ረውን : ሰው : ሰደዱት ። ።
 ዳግመኛም : በኅዳር : በአስራ :
 15 ሁለት : ቀን : ወይዘሮ : መነን :
 ጦር : ሰደዱባቸው ። ልጅ : ከሳ
 ም : ጣቁሳ : ሰቀላ : ወርካ : ላይ :
 በገጠሙት : ጊዜ : ድል : ነሱ

ት ። ተወይዘሮ ። መነን ። ሁለት ።
 መኳንንት ። ሞቱ ። በማዘ
 ያ ። ከጣና ። በሕር ። ላይ ። በ፩፻ ።
 ታንኳ ። ፩ነፍጠኛ ። ፩በለጋሽ ።
 ፩ቀዛፊ ። እያደረጉ ። ብሩ ። ኃይ
 ሉን ። ደቅ ። ላይ ። ከደሴቱ ። መ
 ቱት ። ብዙ ። ሰው ። ሞተ ። ከባ
 ሕሩ ። ላይ ። ብሩ ። ኃይሉም ። ወ
 ደ ። ቁራጣ ። ሸሽቶ ። ገባ ። ይኸ
 ም ። ብሩ ። ኃይሉ ። የሚጫ ። ገ
 ጋ። ነው ። ። በሰኔ ። ወይዘ
 ሮ ። መነን ። ጌንጋሪት ። ሁነው ።
 ሄዱ ። ደጃች ። ከሳም ። በሎሃ ።
 ላይ ። ገጠሻቸው ። ወይዘሮ ። መ
 ነንም ። ጭናቸውን ። ተወግተ
 ው ። ተያዙ ። ድልም ። ለደጃች ።
 ከሳ ። ሆነ ። ወይዘሮ ። መነንን ።
 ቋራ ። አውርደው ። አሰሩዋቸ
 ው ። ። እራስ ። አሊም ። እና
 ቲን ። ፈትተህ ። ስደድልኝ ። አገ
 ሮም ። ከፍርቃ ። በመለስ ። ከዳሞ
 ት ። በመለስ ። አርማጨሆንም ።
 ሁሉ ። ቋራንም ። ሁሉ ። ሰጥቼሃ
 ለሁ ። ባሏቸው ። ጊዜ ። እናታቸ
 ውን ። ፈትተው ። ሰደዱላቸው ።
 አምሌንና ። ናሌን ። አክርመው ።
 የቃል ። ዕርቅ ። ከራስ ። አሊ ። አ
 ድርገው ። ሳሉ ። ። በየካቲ
 ት ። ደጃች ። ገቡ ። ደጃች ። ብ

ሩ ። አባትና ። ልጁ ። መጡ ። የ
 ገጋጃም ። ገገሮች ። በድንግል ። በ
 ር ። እኩል ። ወደ ። ገንደርም ።
 ሄዱ ። ደጃች ። ከሳም ። እንዲህ ።
 ብለው ። ላኩ ። እናንት ። መለኞ
 ች ። ሸሽ ። ትላላችሁ ። አሉ ። አ
 ሁንም ። መጣሁ ። እንጋጠም ። ባ
 ሏቸው ። ጊዜ ። እንደጃች ። ገጋ
 ሹ ። ዝም ። ብለው ። ሄዱ ። ወደ ።
 ፎገራ ። ላሙን ። ዘርፈው ። ሰው 10
 ን ። ገድለው ። ቁራጣ ። ገዳሙ
 ን ። ሰብረው ። ሰውንም ። ሁሉ ።
 ገድለው ። ወደ ። አገራቸው ። ገጋ
 ጃም ። ተሸገሩ ። ። ደጃች ።
 ከሳም ። በመጋቢት ። ደበርኪ ። ወ 15
 ደ ። ቱርክ ። ዘመቱ ። ወታደርም ።
 የቱርኩን ። ሰፈር ። ባየ ። ጊዜ ። ያ
 ለ ። ፈቃዳቸው ። ሄደ ። ቱርኩም ።
 ምሽግ ። መሸጎ ። ነበር ። የሾህ ።
 ብዙውን ። ክርስቲያን ። በነፍጥ ። 20
 ፈጀው ። ደጃች ። ከሳም ። ሰዋቸ
 ው ። እንዳለቀ ። ባየ ። ጊዜ ። ጥ
 ቂት ። እልፍ ። ብለው ። ድንኳን ።
 ተተክለ ። ቱርኩም ። በተራዛማ ።
 ነፍጥ ። የድንኳንዎን ። ተራዳ ። 25
 በመታው ። ጊዜ ። ነቅለው ። ከሰ
 ዋራ ። ስፍራ ። ተከሉ ። እጅግ ።
 ኅዘን ። ሆነ ። ያነ ። ጊዜ ። ተዘያ
 ም ። ተመለሱ ። ወዳገራቸው ።

ደጃች፡ ከሳም፡ ከርመው፡ ሳሉ፡ እራስ፡ አሊ፡ ግባ፡ አሏቸው፡ ደጃች፡ ከሳም፡ ላልገባ፡ ዕርቅ፡ አለኝ፡ አሉ። እራስ፡ አሊም፡ በማዝያ፡ ብሩ፡ አሊ፡ ጋዝን። ደጃች፡ በለውን። ብዙ፡ ጦር፡ አድርገው፡ ሰደዱ። ደጅ፡ አዝማች፡ ከሳም፡ ጣቁሳ፡ ሳውድባ፡ ላይ፡ የእንጨት፡ መድፍ፡ አስፈልፍለው፡ በላይ፡ በላይ፡ ብረት፡ ጠምጥመው። የብረት፡ አረር፡ አድርገው፡ ለጉመው። ደግመው፡ ባሩድ፡ በሸክላ፡ በሸክላ፡ አድርገው። ምድሩን፡ ቁፍረው። ያ፡ የሚዋጋቸው፡ ጦር፡ ከሚሰፍርበት፡ ውስጥ፡ ቀብረው። በረጃጃም፡ ቀርሀሀ፡ ባሩድና፡ ቀረ፡ ጠንቅ፡ አድርገው። ውስጥ፡ ለውስጥ፡ ከምችጋቸው፡ ድረስ፡ አመጡት፡ ለመተኮስ፡ እንዲመች። ያነግዜም፡ ከደጃች፡ ከሳ፡ ፅሰው፡ ተያዘ። ያደረጋችሁት፡ ጥበብ፡ ምንድር፡ ነው፡ ንገረን፡ ያለዚያም፡ እናርድገለን፡ ባሉት፡ ጊዜ፡ ይህን፡ ሁሉ፡ ምሥጢር፡ ተናገረ። ደጃች፡ ከሳም፡ እንደ፡

ተሰማባቸው፡ በወቁ፡ ጊዜ። እጅግ፡ ተናደዱ። ያነግዜም፡ ከብሩ፡ አሊ፡ ጋዝ፡ ተገጥመው። ከራስ፡ አሊ፡ ታርቀው፡ ገቡ። ጉጃምም፡ ዘመቱ፡ ከራስ፡ ጋራ። በሐምሌ፡ ተመልሰው፡ ተገግጃም። ያረግ፡ ከሚባል፡ አገር፡ ሻንቅላ፡ ዘመቱ፡ ተመልሰውም፡ ገቡ። ከራስ፡ አሊም፡ ከፍቃድ፡ ሳይወጡ፡ ጆዓመት፡ ተቀመጡ። በሁለተኛው፡ ዓመት፡ ደጃች፡ ከሳም፡ ሊያስሩህ፡ ነው፡ ቢሏቸው። በሰኔ፡ ሸሽተው፡ ወደ፡ ቋራ፡ ወረዱ። ከርመው፡ ሳሉ። በዘመነ፡ ማቴዎስ። በወርኃ፡ ኅዳር፡ በጊሹ፡ ከሶስት፡ መቶ፡ ፵፭ ዘመን። ደጃች፡ ገጠኙን፡ እራስ፡ አሊ፡ ሹመው፡ ሰደዱቸው። በደጃች፡ ከሳ፡ ሹመት፡ ሁሉ፡ ላይ። ደጃች፡ ከሳም፡ በኅዳር፡ በ፲፱ቀን፡ የቅዱስ፡ ገብርኤል፡ ለት፡² ተዋጉ፡ ደጃች፡ ገጠኙም፡ በነፍጥ፡ ሞቱ። ድል፡ ለደጅ፡ አዝማች፡ ከሳ፡ ሆነ። ብዙ፡ ነፍጥ፡ ብዙ፡ ገንዘብ፡ ተገኘ። ብዙ፡ ሰው፡ አለቀ። በማዝ

¹ This word seems to be incomplete. — ² So the MS.; = ዕለት.

ያ፡ በፎቀን፡ እራስ፡ አለ፡ ፀንጋ
 ራት፡ ጦር፡ ብችኝ፡ ላይ፡ ሰደ
 ዳባቸው፡ ። ደጃች፡ ካሳም፡ በተ
 ቀጉ፡ ጊዜ፡ ድል፡ ነስተው፡ ። መ
 ኳንንቱን፡ ገድለው፡ ነፍጡን፡
 ነጋሪቱን፡ ወሰዱ፡ ብዙ፡ ሰው፡
 አለቀ ። ይህ፡ ሁሉ፡ እስቲሆን፡
 ድረስ፡ እራስ፡ አለ፡ ጎጃም፡
 ነበሩ ። ። በሰኔ፡ የደምበያ
 ን፡ የቤጌ፡ ምድርን፡ ጦር፡ ሁ
 ሉ፡ አስከትተው ። ወደ፡ ጎጃ
 ም፡ ሄዱ ። በሰኔ፡ በጳጵቀን፡ አ
 ይኸል፡ ላይ፡ ተዋጉ ። ብዙ፡ ሰ
 ው፡ አለቀ ። ደሙ፡ እንደ፡ ጎ
 ሮር፡ ሆነ ። ሬሳውም፡ እንደ፡
 ካብ፡ እስቲሆን፡ ድረስ ። እራስ፡
 አለም፡ ሸሹ ። ድል፡ የደጃች፡
 ካሳ፡ ሆነ ። ወታደሩን፡ አገሩን
 ም፡ ሁሉ፡ ነፍጡንም፡ ደጅ፡ አ
 ዝማች፡ ካሳ፡ ያዙ ። ። ንጉ
 ሥ፡ በጠፋ፡ በፎጅ፡ ዘመን፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ንጉሥ፡ ቲዎድሮ
 ስን፡ አስነሣ ። የጋሎች፡ ግዛት፡
 በቤጌ፡ ምድር ። በጎጃም ። በላ
 ስታ ። በየጃ ። በወሎ፡ ከዚህ፡
 ነው፡ ያለቀው ። ። በዘመነ፡
 ማርቆስ፡ በመጋቢት፡ በጊሸ፡
 ከርጂ፡ ግንዛቤን ። ደብረ፡ ወር
 ቀ፡ ላይ፡ ደጅ፡ አዝማች፡ ካሳ፡

ሰፍረው፡ ሳሉ ። ጀሰዎች፡ ተካ
 ሰሱ ። ከሳሹ፡ ሹምዬ፡ ጃሎ፡ ነ
 ው ። ተከሳሹ፡ ጠቦ፡ ወልደ፡
 ማካኤል፡ ነው፡ ስሙ ። ሹም
 ዬ፡ ጃሎ፡ ለጠቦ፡ ፈረስ፡ ሰጥ 5
 ቶት፡ ኑሩዋል ። ደጃች፡ ካሳ፡
 እራስ፡ አለን፡ ድል፡ በደረጉ፡
 ጊዜ፡ ሹምዬ፡ ከራስ፡ ሁኖ፡ ተ
 ገፈፈ፡ ልብስ፡ ባጣ፡ ጊዜ፡ ጠ
 ቦን፡ ጅብር፡ ለልብሴ፡ ተባክህ፡ 10
 ስጠኝ፡ አለው ። ጠቦም፡ አልሰ
 ጥም፡ አለ ። ከደጃች፡ ካሳ፡ በ
 ደረሱ፡ ጊዜ፡ ወሮታ፡ አለኝ፡
 አለው፡ ሹምዬ፡ ጃሎ ። ደጅ፡
 አዝማች፡ ካሳም፡ ወይ፡ ሰጠኸ 15
 ኝ ። ወይ፡ አልሰጠኸኝም፡ በ
 ል፡ አሉት ። ሊሸፍጥም፡ ፈለ
 ገ ። ደጅ፡ አዝማች፡ ካሳም፡ ተ
 ቈጡት ። ጠቦም፡ ፈረስ፡ አልሰ
 ጠኸኝም፡ አለ ። ሹምዬም፡ ፈ 20
 ረስ፡ እንደ፡ ሰጠሁህ፡ እግዚአ
 ብሔርን፡ ምስክር፡ ልጥራብህ፡
 አለ ። ጠቦም፡ የእግዚአብሔር
 ን፡ ምስክርነት፡ ፈራ ። አዎን፡
 ፈረስ፡ ሰጥተኸኛል፡ አለ ። ደ 25
 ጅ፡ አዝማች፡ ካሳም፡ እግዚአ
 ብሔርን፡ እንደ፡ ፈራ፡ ባዩ፡ ጊ
 ዜ፡ ስለ፡ እውነቱ ። እኔ፡ እከፍ
 ልልሀለሁ፡ አሉት ። ለከሳሹ፡ ፤

ብር : ጅፈረስ ። ጅብቅሎ ። ሰጡ
 ት ። እውነትን ። ሰው ። ሁሉ ። እ
 ንዲማር ። ብለው ። በአደባባይ ።
 የነበረው ። ሰው ። ሁሉ ። እጅግ ።
 5 ደስ ። አለው ። ። ከዚያ ። ወ
 ዲያም ። ወደ ። እነብሴ ። ሄዱ ።
 ቋሚ ። ጨርቅ ። ላይ ። ሰፈሩ ። ብ
 ሩ ። ጎቡን ። ሲያሳድዱ ። ለመ
 ብልም ። በተቀመጡ ። ጊዜ ። መ
 10 ኳንንት ። ፈከሩ ። ደስታ ። የሚ
 ባል ። አሽከርዎ ። እንዲህ ። ብሎ ።
 ፈከረ ። እንኳን ። ያንተን ። ፊት ።
 የኛን ። ያሽከሮችህን ። ፊት ። የ
 ሚያየው ። አለ ። ብሎ ። እጅግ ።
 15 ጅግና ። ነበረ ። ደጅ ። አዝማች ።
 ከሳም ። ያነ ። ግዜ ። በእጅዎ ። ብ
 ርሌ ። ነበር ። በወረወሩት ። ጊዜ ።
 ከእንጨት ። ገበታ ። መቱት ። ገ
 በታዩቱም ። አስር ። ክፍል ። ያ
 20 ህል ። ሁና ። ተሰበረች ። ወዲያ
 ውም ። ጎራዴ ። መዘው ። ፈከሩ ።
 እንዴህ ። ብለው ። እኔ ። የክርስ
 ቶስ ። ባርያ ። ክርስቶስን ። ተያዝ
 ጎ ። ማን ። ከፊቱ ። ይቆማል ። ብ
 25 ለው ። ብርሌዮቱ ። አልተሰበረ
 ችም ። ነበርና ። በዚያችው ። ብ
 ርሌ ። ጠጅ ። አምጥቶ ። አሳላፊ
 ው ። በሰጠዎ ። ጊዜ ። ደጅ ። አ
 ዝማች ። ከሳ ። እንዴህ ። አሉ ።

የብርሌዮቱን ። መዳን ። ባዩ ። ገ
 ዜ ። እግዚአብሔርን ። አመሰገ
 ኑ ። ማዳን ። ይቻልሐል ። ጌታዬ ።
 ሆይ ። ቸሩ ። እግዚአብሔር ። የ
 ሚሰበረውን ። አዳንህ ። የሚሰብ
 ረውን ። ሰበርህ ። ኃያል ። ነህ ። አ
 ንተ ። ብለው ። ሰግደው ። ወደ ።
 ምድር ። ወደቁ ። ከዚያ ። ወዲያ
 ም ። ብርሌዮቱን ። ተቀብለው ።
 ጠጡ ። በነጋውም ። ወደ ። ደብ
 ረ ። ፋራን ። ተሻገሩ ። ደጃች ። ብ
 ሩም ። ሸሹ ። የዚያም ። አገር ።
 ጋሎች ። ስልፊው ። ነበር ። የደ
 ጅ ። አዝማች ። ከሳ ። በለሳል ።
 ያለክ ። የሚባል ። ባርያ ። ነበረ ።
 በወገቡ ። ጀጠቦንጃ ። በሜንቃ
 ው ። ጀጠቦንጃ ። ይዘ ። ወደ ። ጋ
 ሎች ። ሂዶ ። በተከሰ ። ጊዜ ። ሳ
 ተ ። ጋሎችም ። ገደሉት ። ጠቦን
 20 ጆችንም ። ለደጅ ። አዝማች ። ከሳ ።
 አምጥተው ። ሰጡ ። ፈርተው ።
 ከዚያም ። ተመልሰው ። ጎጃ
 ም ። ገቡ ። ጀወር ። ያህል ። ተቀመ
 ጡ ። ። በግንቦት ። ደግሞ ። ወ
 ደ ። ብሩ ። ጎቡ ። ገሠገሡ ። አዋጡ ።
 ከሚባለው ። አገር ። የዚያም ። አ
 ገር ። ጋላ ። የደጃች ። ብሩ ። ወዳጅ ።
 ነበረ ። ብሩ ። ጎቡም ። ሂዶ ። የደ
 25 ጃች ። ከሳን ። መምጣት ። አይተ

ሀ : ንገረኝ : ብለው : በሰደዱት :
 ጊዜ ። ደጅ : አገማች : ከሳን :
 ና : ብሎ : ይዘ : ሄደ ። በተቃረ
 በም : ጊዜ : ያ : ጋላ ። ለደጃች :
 ብሩ : እንዴህ : ብሎ : ላከ ። ጦ
 ርም : የለ : ደጃች : ከሳም : አ
 ልመጣም : ብሎ ። ያነ : ጊዜው
 ንም : ደጅ : አገማች : ከሳ : ደ
 ረሱባቸው ። የደጃች : ብሩም :
 ሰው : ጋላ : ለጋላ : መንከርተ
 ት : ሰልችቶት : ነበርና : ደጅ :
 አገማች : ከሳን : አልል : ብሎ :
 ተቀበላቸው ። ደጃች : ብሩም :
 ተያዙ ። በግንቦት : በ፲፱ቀን ።
 ነፍጥም : ሳይተከሱ ። ጦርም :
 ሳይወረወር ።² ደጃች : ብሩም :
 ደንጋይ : ተሸክመው : ወደቁ ።
 ደጅ : አገማች : ከሳም : ደንጊ
 ያውን : ይጣሉት : አሉ ። ደጃ
 ች : ብሩን : ሸማ : አስነጥፈው :
 አስቀመጧቸው ። ደጅ : አገማ
 ች : ከሳ : እንዴህ : ጠየቋቸው :
 አሁን : እኔን : ይዘውኝ : በሆነ :
 ምን : በደረገኝ : አሏቸው ። ደ
 ጃች : ብሩም : እንዴህ : አሉ :
 እርሰዎን : ብይዘዎ : ለማየት :
 አላደርሰዎም : ነበር ። አስገደለ

ዎ : ነበር : እንጂ : አሉ ። ደጃ
 ች : ከሳም : እንዴህ : አሉ ። እ
 ንዴት : አድርጎ : እግዚአብሔ
 ር : ለጠላቱ : አሳልፎ : ይሰጠኛ
 ል ። ብለው : እግዚአብሔርን : ⁵
 አመሰገኑ ። ተደጃች : ከሳም : አ
 ዛጋ፣ ኃይሉ : ጋላ : ሲያሳድዱ :
 ሞቱ ። ። ከዚያም : ወደ : ጎ
 ጃም : ተመለሱ ። የብሩ : ጎሹ :
 ምሽት : ጅብላ : አምባው : ነበ ¹⁰
 ረች ። ደጃች : ከሳም : ወንድሞ
 ቹዋን : ደጃች : ኃይሉን : ደጃ
 ች : ይማምን ። በሏንም : ደጃ
 ች : ብሩን : ከፊት : አድርገው :
 አምባውን : ልቀቁ : ያለዚያም : ¹⁵
 ወንድሞችሽን : ግደያቸው ። በ
 ሏት : ጊዜ ። እርሷም : እንዴህ :
 አለች ። ለብሩ : ለባሌ : አይስጡ
 ኝ : አምባዎን : ይቀበሉኝ : አለ
 ች ። ለቀቀችም ። ደጅ : አገማ ²⁰
 ች : ከሳም : አምባውን : ገብተ
 ው : ነፍጡን : ምንጣፉን : ብር
 ሌውን : ዕቃውን : ሁሉ : አይ
 ተው ። ብላታ : ደስታን : ሹመ
 ው : ከአምባው : ውሥጥ : ሄ ²⁵
 ዱ ። ። በሰኔ : ወደ : አምባ :
 ጨረ ። ደጃች : ብሩንም : ሳር :

¹ So the MS; read መንከራተት?; cf. Guidi, *Vocabolario amarico-italiano* s. v. — ² MS. — ውር ።

አምባ ፡ ይታሰሩ ፡ ብለው ፡ ሰደ
 ደቸው ። ። በሐምሌ ፡ ወደ ፡
 ስሜን ፡ ዘመቱ ፡ ከደጃች ፡ ው
 ቤ ። የእንጨት ፡ ካብን ፡ አፍርሰ
 5 ው ፡ ሸዋዳ ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ። የ
 ላስታውን ፡ ፋሪስ ፡ አሊን ፡ ከነ
 ወንድሞቹ ፡ አምስቱን ፡ ይዘው ፡
 አሰሩዋቸው ። ደጅ ፡ አዝማች ፡
 ካሳን ፡ ለመግደል ፡ መክረው ፡ ነ
 10 በርና ። ከዚያም ፡ ተመልሰው ፡
 አምባ ፡ ጨራ ፡ ከረሙ ። ።
 በጌሹ ፡ ከሶስት ፡ መቶ ፡ ማጌግመ
 ት ፡ በዘመነ ፡ ሉቃስ ። እስከ ፡ ት
 ሣሥ ፡ አምባ ፡ ጨራ ፡ በተቀመ
 15 ጡ ፡ ጊዜ ። ደጅ ፡ አዝማች ፡ ካ
 ሳ ። ፲፯ሰዎች ፡ አስገደሉ ። መ
 ክረው ፡ ሰው ፡ የገደሉ ፡ ነበሩ ፡
 ፲፯ም ። ። በየካቲት ፡ በ፫
 ቀን ፡ ደጃች ፡ ካሳም ፡ ሂደው ። ደ
 20 ጃች ፡ ውቤም ፡ መጥተው ፡ ቧ
 ሂት ፡ ላይ ፡ ድንኳን ፡ በተከሉ ፡
 ጊዜ ። የእንግሊዙን ፡ ሊቀ ፡ መ
 ኳስ ፡ ዮሐንስን ፡ ደጅ ፡ አዝማ
 ች ፡ ካሳ ፡ በመነጠር ፡ አይተሀ ፡
 25 ንገረኝ ፡ አሉት ። የሸማ ፡ ድን
 ኳን ፡ በየ ፡ ጊዜ ፡ ነገራቸው ። ደ
 ጃች ፡ ካሳም ፡ እንዴህ ፡ አሉ ።
 አያሳድረኝ ፡ አላሳድረውም ፡ ብ
 ለው ። ያነግዜውንም ፡ ተነሣ ፡

አሉ ። ባሰለፉትም ፡ ጊዜ ፡ እን
 ዴህ ፡ ብለው ፡ በፍከራ ፡ ትንቢ
 ት ፡ ተናገሩ ፤ እንኳን ፡ ይህን ፡
 ቀርጥማታም ፡ ወሎን ፡ መትቼ ፡
 የሻዋውን ፡ ንጉሥ ፡ እይዘዋለ
 ሀ ። ስሜን ፡ ስሜን ፡ እነግርሀአ
 ለሀ ፡ ያልሀሀ ፡ ወታደር ፡ ስሜ
 ም ፡ ቴዎድሮስ ፡ ነው ፡ አሉ ። አ
 ስቀድሞ ፡ ገና ፡ በንጉሥ ፡ አምላ
 ክ ፡ በል ። ስሜን ። ስሜን ፡ እነግ
 ርሀለሀ ፡ ብለው ፡ ነበርና ። ያነጊዜ
 ውን ፡ እንዴህ ፡ አሉ ፡ ወታደር ፡
 አይዘሀ ፡ አትፍራ ። የውቤ ፡ ነፍ
 ጥ ፡ የውቤ ፡ ነፍጥ ፡ በልሀ ፡ የተ
 ለጎመው ፡ ጨርቅና ፡ ባሩድ ፡
 ነው ። አይነካህም ፡ አሉት ። እ
 ኔ ፡ የክርስቶስ ፡ ባርያ ፡ ሁሉን
 ም ፡ አሳይሀለሀ ፡ ወታደር ፡ ባ
 ሉ ፡ ጊዜ ፡ ሰልፍ ፡ ገጠመ ። ከን
 ጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡ በጅሮንድ ፡
 አደላ ፡ አዛጋፍ ፡ እሸቱ ፡ ጥቂት ፡
 ሰው ፡ ሞተ ። ከደጃች ፡ ውቤ
 ም ፡ ደጃች ፡ እሸቱ ፡ ልጃቸው ።
 ደጃች ፡ ማጠንቱ ። ብዙ ፡ መ
 ኳንንት ፡ ሞቱ ፡ ደጃች ፡ ውቤ
 ም ፡ ተያዙ ። ። በየካቲት ፡
 በአምስተኛው ፡ ቀን ፡ ነገሡ ፡ ዘ
 ውድ ፡ ጫኑ ። ደረስጌ ፡ ማርያ
 ም ፡ ላይ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊ

ቃደ፡ አቡነ፡ ሰላማ፡ ቀብተዋ
 ቸው። ንጉሥ፡ ቴዎድሮስ፡ ተ
 ባሉ። ከዚያም፡ ገሥግሠው፡ ሀ
 ይ፡ ወደ፡ ሚባለው፡ አምባ፡ ሄ
 ዱ። የደጃች፡ ውቤም፡ ዕቃ፡
 ሁሉ፡ ቤቴል፡ በሚባለው፡ አ
 ምባ፡ ነበረ። ደጃች፡ ንጉሥ፡
 ልጃቸው፡ ከንጉሡ፡ ሸሽተው፡
 ከአምባው፡ እግር፡ ሰፍረው፡
 ሳሉ። ንጉሡ፡ እንደ፡ መጡ፡
 ባዩ፡ ጊዜ፡ ፍጠው፡ ተቀበሏቸ
 ው። ከአምባው፡ ውስጥ፡ የተ
 ገኘ፡ የወርቅና፡ የብር፡ እቃ። ለ
 ቀሩጥር፡ አስቸገረ። ብርጭቆና፡
 ብርሌ፡ ታናናሹ፡ ዕቃ፡ እንደ፡
 ሣር፡ እንደ፡ ቅጠል፡ ሆነ። ፪
 መደፍ፡ ነፍጡ፡ ለሸክም፡ አስ
 ቸገረ። ብሩም፡ ለሠራዊትዎ፡
 ሁሉ፡ ለመኳንንቱም፡ ለአንዱ፡
 ሸ፡ ላንዱ፡ መቶ፡ ላንዱ፡ ፶።
 ላንዱ፡ ፳። ላንዱም፡ ፲፮፡ ላን
 ዱ፡ ፲፡ እየሰጡለት፡ ለምጥት
 ም፡ እየሰጡለት፡ እስከ፡ ሻዋ፡
 ድረስ፡ ሳያልቅ፡ ነበር።
 ከስሜንም፡ ተመልሰው፡ ወደ፡
 ወሎ፡ ዘመቱ። ደላንታ፡ በደረ
 ሱ፡ ጊዜ፡ ንጉሥ፡ ቴዎድሮስ፡
 ሠራዊትዎን፡ እህል፡ ዘርፈህ፡
 ብላ። ልብስና፡ ቁም፡ አትንከ፡

አሉት። ወታደርም፡ ከብቱን፡
 ዘርፎ፡ አረደው። ንጉሥ፡ ቴዎ
 ድሮስም፡ እጅግ፡ ተቁጡ። እን
 ዴህም፡ አሉ፡ ወታደር፡ የድኃ
 ውን፡ ገንዘብ፡ እንዳረድኸው፡ 5
 ባንተም፡ እግዚአብሔር፡ አለ
 ብህ፡ አሉት። ከዚያም፡ ተጉዘ
 ው፡ በሽሎ፡ ከወንዙ፡ በደረሱ፡
 ጊዜ። ንጉሥ፡ ሳያዙት፡ ወራ
 ሪ፡ ሄደ፡ ወታደር። ጋሎችም፡ 10
 ተዋግተው፡ ሰው፡ ገደሉ፡ ነፍ
 ጥም፡ ወሰዱ። የተረፈው፡ እየ
 ሸሸ፡ በመጣ፡ ጊዜ። አንዳ[ን]ድ፡
 እጁን፡ አንዳ[ን]ድ፡ እግሩን፡ ቁረ
 ጡት፡ ወታደሩን። ። የነግ 15
 ዜም፡ ወረኒመኖ፡ አሞራ፡ ገደ
 ል፡ ከሚባለው፡ አገር፡ አንድ፡
 ቃልቻ፡ ነበረ፡ ስሙም፡ ሺህ፡
 ያሲን፡ ይባላል፡ ይህንን፡ ንጉ
 ሥ፡ አላስመጣውም፡ ብሎ፡ ወ 20
 ዳጃ፡ ያዘ። ዕስት፡ ቀንም፡ በሆ
 ነ፡ ጊዜ፡ መልአክ፡ ከምድር፡
 እስከ፡ ሰማይ፡ የሚደርስ፡ ጦር፡
 ይዞ። ለሁሉ፡ መቅጫ፡ ያወረደ
 ውን፡ ግደልልኝ፡ አልህ፡ ብሎ። 25
 አሁን፡ ከምድር፡ ጋራ፡ በሰፋ
 ሁህ፡ ብሎ፡ አስፈራራኝ፡ በሕ
 ልሜ። ብሎ፡ ተናገረ። በነጋው
 ም፡ መቅደላ፡ ወጥቶ፡ ወይዘር፡

ወርቁቱን ፡ አንችም ፡ ሺሺ ፡ አ
 ልሆነልኝም ፡ እኔም ፡ ዛሬ ፡ ሌ
 ሊት ፡ ልሞት ፡ ነበር ። ይህ ፡ ሰ
 ው ፡ ተአላህ ፡ የተላከ ፡ ነውና ።
 5 እኔም ፡ እንግዲህ ፡ በእርሱ ፡ እ
 መጀናለሁ ። ወላሂ ፡ ውቢላሂ ፡
 ብሎ ፡ ማለ ። የዚህም ፡ ትርጓሜ
 ው ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ ማ
 ልሁ ። እኔም ፡ በእርሱ ፡ እታመ
 10 ናለሁ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ሎሌ ፡
 እንደሆነ ። ማለት ፡ ነው ። ይህ
 ም ፡ ቃልቻ ፡ ሸሸ ። ወይዘሮ ፡ ወ
 ርቁቱም ፡ ከጨጨሆ ፡ እስከ ፡ ሻ
 ቀ ፡ ድምበር ፡ ትገዛ ፡ ነበረች ፡
 15 ስለ ፡ ልጁዋ ። እርስዋም ፡ ሸሸ
 ች ። ንጉሥ ፡ ቲዎድሮስም ፡ በሽ
 ሎ ፡ ለበሽሎ ፡ ተጓዙ ፡ አለቱን ።
 ባምስተኛ ፡ ቀን ፡ ሰገራት ፡ ቦሩ ፡
 ዘለቁ ። ። በሰኔ ፡ መስቀላ ፡
 20 ከዓምባው ፡ ጃን ፡ ጥራግ ፡ ደጋ
 ላስ ፡ ነበረ ፡ ጥቂት ፡ ተዋጋ ፡ ጥ
 ቂትም ፡ ሰው ፡ ከንጉሡ ፡ ሞተ ።
 እሱም ፡ ሸሸ ። ንጉሥ ፡ ቲዎድ
 ሮስም ፡ ከአምባው ፡ አደም ፡ ወ
 25 ዳጆን ፡ ሹመው ። ወደ ፡ አያታ ፡
 ሄዱ ። ያን ፡ ግዜም ፡ ወይዘሮ ፡
 ወርቁቱና ፡ እራስ ፡ አሊ ፡ አንድ
 ነት ፡ ሁነው ፡ ሰልፈው ፡ ነበር ።
 እራስ ፡ አሊም ፡ በመነጠር ፡ ን

ጉሥ ፡ ቲዎድሮስን ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡
 እጅግ ፡ ተንቀጠቀጡ ። ንጉሥ ፡
 ቲዎድሮስም ፡ ያንግዜውን ፡ ተራ
 ዛሚ ፡ ነፍጥ ፡ በተከሰሱ ፡ ጊዜ ፡
 ያንዱን ፡ ጋላ ፡ የለምዱን ፡ ዘር
 ፍ ፡ ሁለቱን ፡ ቁርጣ ፡ አረራቱ ፡
 ከፈረስ ፡ ላይ ፡ በረፈች ፡ ጊዜ ።
 እራስ ፡ አሊ ፡ ጋሎችን ፡ ይዘው ፡
 ሸሹ ። ተአገዎች ፡ ጋራ ፡ ጋሎ
 ች ፡ ተዋጉ ፡ አያሌ ፡ ሰው ፡ ሞ
 ተ ። ። በሐምሌ ፡ ንጉሥ ፡
 ቲዎድሮስ ፡ ወደ ፡ ለጋ ፡ ጎራ ፡
 ወጥተው ፡ ተመልሰው ፡ ቆቃ ፡
 ሰፈሩ ፡ ከቆላው ፡ ስለ ፡ ክረም
 ቱ ። ። ያንግዜም ፡ የሻዋው ፡
 ገገር ፡ ኃይለ ፡ መለኮት ፡ ወርቁ
 ትንና ፡ እራስ ፡ አሊን ፡ ለመርዳ
 ት ፡ መጡ ። ። ንጉሥ ፡ ቲዎ
 ድሮስም ፡ የኃይለ ፡ መለኮትን ፡
 መምጣት ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ አያ
 ታ ፡ ወጥተው ፡ አዋ ፡ ሚዳ ፡ ላ
 ይ ፡ ሰፈሩ ። እራስ ፡ አሊም ፡
 ለኃይለ ፡ መለኮት ፡ ጋሎችም ፡
 አንድነት ፡ ሁነው ፡ መከሩ ። እ
 30 ንዲህ ፡ ብለው ። እርሰምም ፡ ከ
 አገርዎ ፡ ሻዋ ፡ ይመለሱ ፡ ይህን
 ን ፡ ሰው ፡ አንችለውም ፡ አሉ ።
 ኃይለ ፡ መለኮትም ፡ ተመለሱ ፡
 ብዙ ፡ ሰው ፡ ወሀ ፡ ወሰደባቸ

ው ። ከወሎ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ቫ
 ዋ ፡ ዳርቻ ፡ እየታመመ ፡ ያለቀ
 ው ፡ ፈረስ ፡ ቀፋጥር ፡ የለውም ።
 ኃይለ ፡ መለኮትም ፡ ብርቱ ፡ እ
 መም ፡ ታመመ ። ንጉሥ ፡ ቴዎ
 ድሮስም ፡ ወደ ፡ ለጋ ፡ ገራ ፡ ሄ
 ዱ ። አሊ ፡ አደራም ፡ ጥኑ ፡ ው
 ጊያ ፡ ተዋጋቸው ። ብዙ ፡ ሰው ፡
 አለቀ ። ። በነሐሴ ፡ በአም
 ስተኛው ፡ ቀን ፡ ሰው ፡ እንዳለ
 ቀ ፡ ውጊያ ፡ እንደ ፡ ጠና ፡ ባዩ ፡
 ጊዜ ፡ ንጉሡ ፡ በፈረስ ፡ አስነስ
 ተው ፡ ከሰልፉ ፡ ማኸል ፡ ገቡ ።
 ጠበንጃንም ፡ ሁሉ ፡ ተከሰው ፡
 በግድ ። በእግዚአብሔር ፡ ኃይ
 ል ፡ ወጥተው ፡ መጡ ። ጋላም ፡
 ሁሉ ፡ ሸሸ ። አሊ ፡ አደራም ፡ ለ
 ንጉሡ ፡ ታጥቆ ፡ ገባ ፡ በእግዚ
 አብሔር ፡ ኃይል ። ። ከዚ
 ያ ፡ ወዲያም ፡ ቁርቁራ ፡ ከሰዲ
 ቅ ፡ ዳንቃ ፡ ሄዱ ፡ እጅግ ፡ ውጊ
 ያ ፡ ተዋጋቸው ፡ ብዙ ፡ ሰው ፡
 ሞተ ። ጋላውም ፡ ነፍጥ ፡ ወሰ
 ደ ፡ እየማረከ ። ይኸም ፡ ሰዲቅ ፡
 ዳንቃ ፡ በንጉሡ ፡ እጅግ ፡ ግፍ ፡
 ነገር ፡ ተናገረ ። ንጉሥ ፡ ቴዎድ
 ሮስም ፡ ግፍ ፡ እንደ ፡ ተናገረ ፡

ባዩ ፡ ጊዜ ፡ እንዴህ ፡ አሉ ። እ
 ግዚአብሔር ፡ አምላክ ፡ የሰጠኸ
 ኝም ፡ አንተ ፡ እኔ ፡ በፍቃዴ ፡
 አላደረግሁት ። አሁንም ፡ ይኸ
 ን ፡ ግፍ ፡ ተመልከት ። ይኸም ፡ 5
 ሰዲቅ ፡ ዳንቃ ፡ በሁለተኛው ፡ ዓ
 መት ፡ አሊ ፡ አደራ ፡ ይዞ ፡ ለን
 ጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡ ሰጣቸው ፡ ሰ
 ዲቅ ፡ ከተማንም ፡ ሁለቱንም ፡
 አስረዋቸው ፡ ሳለ ፡ ግሸን ፡ ላይ ፡ 10
 ሰዲቅ ፡ ዳንቃ ፡ ታሞ ፡ ሞተ ፡ እ
 ግዚአብሔር ፡ ፈርዷልና ። ።
 ያነግዜም ፡ ከሰዲቅ ፡ ዳንቃ ፡ አ
 ገር ፡ ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡ ወደ ፡
 ጊምባ ፡ ሄዱ ፡ ጋላም ፡ ሁሉ ፡ አ 15
 ንድነት ፡ ሁሉ ፡ ከበባቸው ። ንጉ
 ሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ በትንቢት ፡
 ፈከሩ ፡ እንዴህ ፡ ብለው ፡ ጋላ
 ና ፡ አማራን ፡ ባንድ ፡ ሰደቃ ፡
 ያለበላሁ ፡ እንደ ፡ ሆን ፡ እኔ ፡ የ 20
 ክርስቶስ ፡ ባርያ ፡ የቅዱስ ፡ ዮሐ
 ንስ ፡ ለት ።¹ ክርስቲያን ፡ አትበ
 ለኝ ፡ አሉ ። ። በጳጉሜ ፡ ጋ
 ላ ፡ ሁሉ ፡ ከበበ ፡ ጊምባ ፡ ላይ ፡
 ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ ከፊተኛ 25
 ው ፡ ሰልፍ ፡ ቁመው ። ከኋለኛ
 ው ፡ ሰልፍ ፡ ብዙ ፡ ፈረሰኛ ፡ አ

¹ Cf. p. 14, note 2.

ዙረው፣ ሰደዱበት፣ ማጺጋላ፣ ተ
 ይዘ፣ መጣ ። ንጉሥ፣ ቴዎድሮ
 ስም፣ ሁለት፣ ሁለት፣ እጁን፣ እ
 የቁረጡ፣ በአንገቱ፣ ላይ፣ እጅ
 5 ቼን፣ በገመድ፣ አያንጠለጠሉ፣
 በሰደዱት፣ ጊዜ ። የሰለፈው፣
 ሁሉ፣ ጋላ፣ የተቁረጠውን፣ አ
 ይቶ ። አላሀ፣ አላሀ፣ አያለ፣ ሸ
 ሸ ። ጋላ፣ ሁሉ ። አንድ፣ ቀን
 10 ም፣ ጊምባ፣ ንጉሥ፣ ቴዎድሮ
 ስ፣ በፈረስ፣ ሁነው፣ ከሰልፉ፣
 በገቡ፣ ጊዜ፣ ማሩ፣ አባ፣ ሎያ፣
 የሚባል፣ ጋላ፣ ንጉሥ፣ ቴዎድ
 ሮስን፣ በተዋረድ፣ ከጎድንም፣
 15 ሊወጋ፣ እጁን፣ በቃጣ፣ ጊዜ፣
 ተው፣ ብሎ፣ ተወደ፣ ኋላዬ፣ እ
 ጄን፣ ያዘኝ ። ወደ፣ ኋላዬ፣ በ
 ተመለስሁ፣ ጊዜ፣ የተናገረኝን
 ም፣ የያዘኝንም፣ አጣሁት፣ አ
 20 ለ ። ። በዘመነ፣ ዮሐንስ፣ በ
 ጳጳ፣ ከ፲፪፣ ማጺ፣ ዓመት ። የ
 መለወጫው፣ ቀን ፣ ጋላ፣ ሁሉ፣
 ከትት፣ ብሎ፣ ገባ ። እንደ፣ ን
 ጉሡም፣ ትንቢት፣ ሆነ ። ሠፈ
 25 ጭትዎም፣ ሁሉ፣ ተደነቀ ። ባን
 ድ፣ ሰደቃ፣ አበሉት ። ወደ፣ ጎ
 ላም፣ በሄዱ፣ ጊዜ፣ ንጉሡ፣ በ
 ሰልፍ፣ አጀብ፣ ሲሄዱ ። ከንጉ
 ሡም፣ ከሠፈጭቱም፣ ፈረስ፣ እ

ግር ። እሳት፣ እስከ፣ እምቢያ
 ው፣ ድረስ፣ እንደ፣ ቡላድ፣ ደ
 ንጊያ፣ ሲወጣ፣ አየሁ፣ ብለው፣
 መምሬ፣ የውኑ፣ የክንዶ፣ ቁስ፣
 ተናገሩ ። በጅምዕራፍ፣ ጳጳቀ
 ጥር፣ አሳይያስ፣ የፈረሱ፣ ጥፍ
 ር፣ እንደ፣ ቡላድ፣ ደንጊያ፣ ነ
 ው፣ እንዳለ ። ከዚያ፣ ወዲያም፣
 በመሥከረም፣ በ፲፪ቀን፣ መቅ
 ደላን፣ ሰበሩት ። ተንጉሡም፣
 ጥቂት፣ ሰው፣ ሞተ፣ በነፍጥፍ፣
 በመርግ ። ንጉሥ፣ ቴዎድሮስ
 ም፣ ደጃች፣ ሊበንን፣ ሹመው፣
 ከመቅደላ፣ ላይ ። ወደ፣ ወሎ፣
 ተመለሱ፣ የመስቀልን፣ በዓል፣
 ማሻ፣ ላይ፣ ዋሉ ። ከዚያም፣ ሲ
 ሄዱ፣ ከመንገድ፣ ጳ፲፣ ጋላ፣ ይ
 ዘው፣ ቁረጡ ። ። በጥቅምት፣
 የመባቻ፣ ቀን፣ ከሻዋ፣ ድምበር፣
 ግሼ፣ ወንዝ፣ አደሩ ። ሞየት፣ ላ
 ይ ። በሶስተኛው፣ ቀን፣ አብተ፣
 ማርያምን፣ የግሼውን፣ መከ።
 ን፣ ያዙት ። ከዚያም፣ ተጉዘው፣
 ወደ፣ ፍርኮታ፣ መንዝ፣ ምድ
 ር፣ በደረሱ፣ ጊዜ ። አቶ፣ በድ
 ሉ፣ የይፍራታው፣ መከ።ንን፣
 ከንጉሥ፣ ቴዎድሮስ፣ ገቡ ። ወ
 ይዘሮ፣ ዘነመ፣ ወርቅም፣ የሻዋ
 ው፣ ጌታ፣ የሣህለ፣ ሥላሴ፣ እ

ናትም ፡ ገቡ ። ከዚያም ፡ ተጉዘ
 ው ፡ ሳሎ ፡ ሸዌ ፡ ለንጉሠ ፡ በ
 ግ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ወታደር ፡
 ቀማው ። ወደ ፡ ንጉሥም ፡ ጮ
 ኸ ፡ የቀሙትንም ፡ ሺን ፡ ቁረ
 ጧቸው ። ከዚያም ፡ ተጉዘው ፡
 ሰንብተው ፡ ጉር ፡ ሥላሴ ፡ በደ
 ረሱ ፡ ጊዜ ። ሸዎች ፡ እነአቶ ፡ አ
 ብቱ ፡ የገዛ ፡ እህላቸውን ፡ ቤታ
 ቸውንም ፡ አቃጠሉ ። ጥቂትም ፡
 ተዋጉ ። ከንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡
 ደጃች ፡ ገለታ ፡ ጥቂት ፡ ሰው ፡
 ሞተ ። ከሸዎችም ፡ አቶ ፡ አብ
 ተ ፡ ማርያም ፡ ጥቂትም ፡ ሰው ፡
 ሞተ ። ። ንጉሥ ፡ ቴዎድሮ
 ስም ፡ ወደ ፡ ደብረ ፡ ብርሃን ፡ በ
 ሄዱ ፡ ጊዜ ፡ ኃይለ ፡ መለከት ፡
 የሻዋው ፡ ጌታ ። ደብረ ፡ ብርሃ
 ንን ፡ አንኮበርንም ፡ ቤታቸው
 ን ፡ አቃጥለው ፡ ሸሹ ፡ ታመው
 ሞ ፡ ነበር ። ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ
 ም ፡ ቡሎወርቁ ፡ ገቢያ ፡ ከሚዳ
 ው ፡ በደረሱ ፡ ጊዜ ፡ ጥኑ ፡ ሰልፍ ፡
 ሰለፉ ። ጦርም ፡ እንደ ፡ ሌላ ፡ በ
 ዩ ፡ ጊዜ ። ንጉሠ ፡ ፈረሰኛውን ፡
 ሰደዱት ። ከኃይለ ፡ መለከትም ፡
 አቶ ፡ በዛብህ ። በአንድ ፡ ወገን ፡

መጥቶ ፡ ጥቂት ፡ ሰዎች ፡ አቀ
 ስሎ ፡ ገደሉም ፡ ሄደ ፡ ሸሸቶ ።
 ከዚያ ፡ ወዲያም ፡ ንጉሠ ፡ ኃይ
 ለ ፡ መለከትን ፡ ወዲያና ፡ ወዴ
 ህ ፡ ሲያሳድዱ ፡ ሰነበቱ ። አንድ ፡ 5
 ቀንም ፡ ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡ ጋ
 ላን ፡ ሁሉ ፡ ከደብረ ፡ ብርሃን ፡
 ጀምሮ ፡ እስተ ፡ አንገላለ ፡ ድረ
 ስ ፡ ፈጁት ፡ አፈሳውም ፡ እንደ ፡
 ምንጣፍ ፡ ሆነ ፤ ጋላውም ፡ ሊወ 10
 ሮ ፡ የመጣ ፡ ነበረ ። አንድ ፡ ቀን
 ም ፡ ጓዙን ፡ ቀንዳ ፡ ከጓሳው ፡
 ላይ ፡ አድርገው ። ወደ ፡ ደብረ ፡
 በግዕ ፡ ሄዱ ። ኃይለ ፡ መለከት
 ም ፡ ሙተው ፡ በተቀበሩ ፡ ጊዜ ። 15
 ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡ ደረሱ ። ሞ
 ትዎን ፡ በሰሙም ፡ ጊዜ ፡ እጅግ ፡
 አዘኑ ። መቃብሩም ፡ ደብረ ፡ በ
 ግዕ ፡ ነው ። ። የኃይለ ፡ መ
 ለከት ፡ ሹማምትም ፡ ልጃቸው 20
 ን ፡ ምን ፡ ይልከን ፡ ይዘው ፡ ወ
 ደ ፡ ምንጃር ፡ ሸሹ ። ንጉሥ ፡ ቴ
 ዎድሮስም ፡ ጓዝምን ፡ ከቀንዳ ፡
 ላይ ፡ እራስ ፡ ወሰን ፡ ሰገድ ፡ ከ
 ተማ ፡ አኑረዋልና ፡ ተመልሰው ፡ 25
 መጡ ። ጠምቁ ፡ በሰፈሩ ፡ ጊዜ ፡
 ብዙ ፡ ነፍጠኛ ፡ ከነነፍጡ ፡ ገባ

MS. ከሰዎችም.

ላቸው። ። ከዚያም፡ ተጓዙ፡
 ደጋውን፡ ከመገዘዝ፡ በደረሱ፡
 ጊዜ ። እራስ፡ እንግዳን፡ በጎት፡
 ወደድ፡ ብሩን ። በጎት፡ ወደድ፡
 5 ውቤን ። ወደ፡ በረከት፡ ምስራ-
 ቁን፡ ሰደዱቸው ። በረከት፡ ላ
 ይም፡ ጦር፡ ገጠሙ ። ከልጅ፡
 ምን፡ ይልክ፡ ጋራ ። ልጅ፡ ም
 ን፡ ይልክም፡ ድል፡ በሆነ፡ ጊ
 10 ዜ፡ ሸሸ ። ከንጉሠ-ም፡ ሰው፡ የ
 መቶ፡ አለቆች፡ አራት ። ጥቂ
 ት፡ ሰው፡ ሞተ ። ከልጅ፡ ምን፡
 ይልክም፡ አቶ፡ ሸሸጉ፡ ጥቂት፡
 ሰው፡ ሞተ ። ሹማምቱም፡ እና
 15 ቶ፡ በዛብሀ፡ እናቶ፡ አንድ፡ አ
 ርጋቸው፡ ሁሉ፡ ተያዙ ። ልጅ፡
 ምን፡ ይልክም፡ በሸሸ፡ ጊዜ፡
 ከንጉሠ፡ ገባ፡ በረከት፡ የተዋ
 ጉበትም፡ በጎዳር፡ በጠቀን፡ ነ
 20 ው ። ንጉሥ፡ ቴዎድሮስም፡ ላ
 ይ፡ ላዩን፡ ወደ፡ ምንጃር፡ በሄ
 ዱ፡ ጊዜ ። ያለ፡ ንጉሥ፡ ፈቃ
 ድ፡ ወታደር፡ ውጊያ፡ ሄደ ። ጋ
 ላም፡ እጅግ፡ ሰው፡ አስቀ
 25 ረ ። ። በትሣስ፡ ንጉሠ፡ ከ
 ነራስ፡ እንግዳ፡ በገጠሙ፡ ጊ
 ዜ ። ወደ፡ ደብረ፡ ሊባኖስ፡ ወ
 ረዱ፡ ከአቡነ፡ ተክለ፡ ሃይማኖ
 ት ። ከዚያም፡ ብዙ፡ ምጥታ፡

ሰው ። በተመለሱ፡ ጊዜ፡ ልደት
 ን፡ ጥምቀትን፡ ከጋላ፡ አገር፡
 ዋሉ ። ስለ፡ ክብረ፡ በዓል፡ ብ
 ዙ፡ ነፍጥ፡ አስተከሰሱ ። ያንጊዜ
 ም፡ ብዙ፡ ጋላ፡ ሰልፎ፡ በዕሩ
 ቅ፡ ቁሞ፡ ነበር ። የነፍጡ፡ ድ
 ምጥ፡ እጅግ፡ በበዛበት፡ ጊዜ፡
 ሁሉም፡ ሸሸ ። ወደ፡ ደብረ፡ ሊ
 ባኖስ፡ ገና፡ አስቀድሞ፡ ሲወር
 ዱ ። በጋላው፡ ሰልፍ፡ ማኸል፡
 በፈረስ፡ ብቻምን፡ በገቡ፡ ጊዜ፡
 ሁሉም፡ ይሸሻል ። የድኃ፡ ልብ
 ስ፡ ለብሰው፡ ተሰውረውም፡ በ
 ገቡበት፡ ጊዜ፡ ሁሉ፡ ይሸሸ፡
 ነበረ ። ያውቃቸውማል ። የእግ
 ዘአብሔር፡ ኃይል፡ አድሮብዋ
 ልና ። አንዱ፡ ሸውን፡ ያሸሻል፡
 እንዳለ፡ መጣ፡ ። ሌላውን፡ ግ
 ን፡ ብዙ፡ ፈረሰኛ፡ በሰደዱ፡ ጊ
 ዜ፡ ጋላ፡ ሁሉ፡ አይሸሸም፡ ነበ
 ር ። በተመለሱም፡ ጊዜ፡ ወደ፡
 ደብረ፡ ብርሃን፡ ሄዱ ። ንጉሥ፡
 ቴዎድሮስ፡ በሬሳ፡ ወንዝ፡ አራ
 ት፡ መድፍ፡ ሹያሚሆን፡ ነፍ
 ጥ፡ ኃይል፡ መለከት፡ ከባሕር፡
 ጥለውት፡ ተገኘ ። ዋኝቶ፡ ላወ
 ጣ፡ ሁሉ፡ ፈረስ፡ ፈረስ፡ ሰው
 ት ። ያንጊዜም፡ ሰውን፡ መቀ
 ጠር፡ ጀመሩ፡ የሺ፡ አለቃ ። የ

መቶ፡ አለቃ ። የአምሳ፡ አለቃ ።
 ያሥር፡ አለቃ ። እያደረጉ፡ ሾ
 መ፡ የሸውን ፡ አለቃ ፡ አምበ
 ል፡ አሉት ፡ ስሙን ። ከዚያ ፡ ወ
 ዳያ ፡ አንኮበር ፡ ወረዳ ፡ እጅግ ፡
 የደመና ፡ ጭፍና ፡ ሆነ ፡ አጠገብ ፡
 ላጠገብ ፡ የማያስተያይ ። እራስ ፡
 እንግዳን ፡ ወደ ፡ ምሥራቅ ፡ ከመ
 ርድ ፡ አገማች ፡ ስብስቱ ፡ ከተማ ፡
 አራምባ ፡ ቀለብ ፡ በሰደዱቸው ፡
 ጊዜ ። ከንጉሠ ፡ ጋራ ፡ የቀረ
 ው ፡ ወታደር ፡ እንዴህ ፡ ብሎ ፡
 አንገራገራ ። እነዚህን ፡ አስቀ
 ድሞ ፡ መስደዱ ። እኛንም ፡ በኋ
 ላ ፡ አያሩሳሌም ፡ ወስዶ ፡ ሊያስ
 ፈጅን ፡ ነው ፡ ብለው ። ሁለቱ ፡
 ወታደሮች ፡ ሌሊት ፡ አንኮበር ፡
 በላይ ፡ ከአፋፋ ፡ ሁነው ፡ ለዚህ ፡
 ንጉሥ ፡ እንጨት ፡ የሰበረ ፡ ወ
 ሀ ፡ የቀዳ ። ሳር ፡ ያጨደ ፡ የተከ
 ተለውም ። ውጉዝ ፡ ይሁን ፡ አ
 ሉ ፤ ይህ ፡ ቃል ፡ የአቡን ፡ ሰላ
 ማ ፡ የአጨጌ ፡ ወልደ ፡ ማርያ
 ም ፡ ቃል ፡ ነው ፡ እያሉ ፡ ዝቡ ።
 የኛ ፡ ቃል ፡ አይደለም ፡ አሉ ።
 ያነ ፡ ጊዜ ፡ ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡
 አዳራሽ ፡ ሊገኙ ፡ ብዙ ፡ ፍሪዳ ፡
 ብዙ ፡ ጠጅ ፡ ቀርቦ ፡ ሳለ ። እኩ
 ሌታውን ፡ ከምሳ ፡ ጸሩት ፡ እኩ

ሌታውን ፡ ከቀለብ ፡ ሂድ ፡ ባሉ
 ት ፡ ጊዜ ። እግዚአ ፡ እግዚአ ፡
 እያለ ፡ እምቢ ፡ አለ ። ንጉሥ ፡
 ቴዎድሮስም ፡ ጠበንጅቸውን ፡
 ጦርዎን ፡ ይዘው ፤ የኔ ፡ የሆነህ ፡ 5
 ተከተለኝ ፡ ብለው ፤ በፈረስ ፡ ተ
 ቀምጠው ፡ በወረዳ ፡ ጊዜ ፡ ጨ
 ፋ ፡ ከሰፈሩ ፡ ከሠራዊትዎ ፡ ጋ
 ራ ፡ ለመዋጋት ፡ በነፍጥ ፡ ሰደ
 ፍ ፡ የመቱት ፡ አለ ። ተከተው ፡ 10
 የሳቱት ፡ አለ ። ጦርም ፡ ወርው
 ረው ፡ የሳቱ ፡ አለ ። እኩሌታው
 ም ፡ ወዴህና ፡ ወዴህ ፡ ሸሸ ። አ
 ቡን ፡ ሰላማና ፡ እጨጌ ፡ ወልደ ፡
 ማርያም ፡ ወርደው ፡ ገለገሉ ። 15
 ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ እጅግ ፡
 ቀጣ ፡ ተቈጡ ። በነጋውም ፡ ቶ
 ራ ፡ መስክ ፡ ወጡ ። ። ዳግ
 መኛም ፡ እነዚያ ፡ ገዛቶች ፡ አሁ
 ን ፡ ወደ ፡ ላይ ፡ መውጣቱ ፡ ሊ 20
 ያታልልህ ፡ ነው ። ብሎ ፡ እንደ ፡
 ቀደመው ፡ ግዝት ፡ ዝቡ ። ያነ
 ግዜም ፡ ሲገዝት ፡ የሰማ ፡ ለንጉ
 ሥ ፡ ወዳጅ ፡ የሆነ ። ከሰፈር ፡ ዳ
 ር ፡ ሸምቆ ፡ ይዘ ፡ ይዘ ፡ አመጣ ። 25
 ሰዎችም ፡ ገዛቶች ፡ ከዳሞት ፡ ሰ
 ፈር ፡ ሁነው ፡ ተገኙ ። ቅስና ፡ የ
 ሌላቸው ፡ ወታደሮች ፡ ሁነው ።
 ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ። በንጉ

ሥ : ላይ : የመከረ : ሰው : እን
 ዴት : ይሆናል : ፍረዳ : ባሉ :
 ጊዜ ። ሞት : ይገባቸዋል : እያ
 ሉ : ፊረዳ ። ንጉሥ : ቲዎድሮ
 5 ስም : አርባ : ስምንቱን : በነፍ
 ጥ : በጎራዴ : አስገደሏቸው ።
 ሁለቱን : ገዛቾች : ግን : ጎጃ
 ም : ወስደው : እጅ : እግራቸው
 ን : ቁርጠው : ሰቀሏቸው ። ።
 10 ያነግዜም : ቶራ : መስክ : እነዚህ
 ሀን : ሁሉ : አስገደለው ። ደብ
 ረ : ብርሃን : ወረዳ : የሣህለ :
 ሥላሴን : ልጅ : ኃይሌን ። መር
 ድ : አገማች : አሰኝተው : ሹ
 15 መው ። በአብቹ : በሻዋ : ሚዳ :
 ተጉዘው : ጃርሶ : በደረሱ : ጊ
 ዜ ። የጃርሶ : ጋላ : ሁሉ : ገባላ
 ቸው ። አባ : ዱላውን : ሁሉ :
 ቀሚሰ : በተዋ : እየሰጡ : ሰደ
 20 ዱት ። ዓባይ : ለመግባት : በተ
 ቁለቁሉ : ጊዜ : ከለበን : ቁላ :
 በወሀ : ጥም : ጥቂት : ሰው :
 ሞተ ። ።
 በመጋቢት : ዓባይን : በተሻ
 25 ገሩ : ጊዜ ። ጎጃም : ላይ : ገና :
 የንጉሡን : ሰፈር : ሳያይ ። ተድ
 ላ : ኃሉ : ሰልፍ : በሰለፈ : ጊዜ :
 ሶስት : ጊዜ : ፈረሰበት ። ወሶስ
 ተኛውም : ሸሸ ። ይኸም : ተድ

ላ : ኃሉ ። ንጉሡ : ወደ : ሻዋ :
 የሄዱ : ጊዜ ። ሌሊት : ከወሎ :
 ሰደርሱ : ከድቶ : ጎጃም : ሂደ
 የሸፈተ : ነው ። ንጉሥ : ቲዎድ
 ሮስም : ወደ : ዓራት : መከራክ
 ር : ሄዱ : ከዚያም : ንገን : ት
 ተው ። ወደ : ደምበጫ : ገሠገ
 ሠ ። ቸኸጋም : አመለጠ ። ጌሰ
 ው : ተያዘ ። ደምበጫ : ከገቢያ
 ው : ላይ : ተሰቀሉ ። ያነግዜም :
 ከንጉሥ : ነፍጥ : አንዱ : ከሸ
 ፍታ : ሎሌ : ሰቀማ : ተያዘ ። ን
 ጉሡም : ከመድፍ : አፍ : በቆ
 መት : ጊዜ ። ባሩድ : በታተከ
 ው ። ያነግዜም : እራስ : እንግዳ
 ን : በሻ : ኃይሉን : ጎጃምን :
 ሁሉ : ሾማቸው ። አራት : መከ
 ራክር : ጅወር : ተቀመጡ ። ።
 በማዘያ : ወደ : አመዳሚት : ሄ
 ዱ : ትንሣኤን : ሚዛን : ከሚባ
 ለው : ስፍራ : ዋሉ ፤ ያነ : ግዜ
 ም : ቸኸጋል : ተያዘ : ብለው : የ
 ምስራች : ገባ ። ከንጉሡ ። ወደ :
 ደብረ : መይ : ም : ተጓዙ ። ከዚ
 ያም : ቸኸጋል : እንዲሰቀል : መ
 ልእክት : ሰደዱ ። ባሶ : ገቢያ :
 ላይ : ከነልጁ : ተሰቀለ ። እነራ
 ስ : እንግዳ : አሰቀሉት ።
 በወርኃ : ግንቦት : ንጉሥ : ቲዎ

ድሮስ ፡ ዓባይን ፡ ተሻግረው ፡ ገ
ድፎ ፡ ጣና ፡ ዳር ፡ ሰፊሩ ። ሰንብ
ተው ፡ ሳሉ ፡ ደረሴ ፡ ጎብ ፡ ሽ
ፍታው ፡ ገባ ፡ ባሏቸው ። ንጉ
ሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡ ወደ ፡ ደብረ ፡
መይ ፡ ገሠገሠ ። ተደላ ፡ ዓሉ ፡
ደረሴ ፡ ጎብ ፡ ቸኩል ፡ የተባሉ ፡
ተወሎ ፡ ከደተው ፡ ሻዋ ፡ ሲሄ
ዳ ፡ የተመለሱ ፡ ናቸው ። ንጉ
ሥም ፡ ሽፍታውን ፡ በጡት ፡ ጊ
ዜ ። የሚጫን ፡ ላም ፡ ሁሉ ፡ ዘ
ርፈው ፡ ተመለሱ ፡ ከባሕር ፡ ዳ
ር ፡ ቅዱስ ፡ ጊዮርጊስ ፡ ሰፊ
ሩ ። ። በግንቦት ፡ በጳጵቀን ፡
እግዚአብሔር ፡ ታላቅ ፡ መቅደ
ፍት ፡ ሰደደ ፡ ሰውም ፡ ሁሉ ፡ ከቆ
መበት ፡ ከተቀመጠበት ፡ ከተኛ
በት ፡ እየሞተ ፡ ይገኛል ፡ ሆነ ።
እመሙም ፡ ትፋት ፡ ተቅማጥ ፡
ነው ። ስሙም ፡ ነፍጠኛ ፡ ፈን
ግል ፡ ተባለ ። በሻዋም ፡ አጉር
ጥ ፡ ይባላል ። ያለቀውም ፡ ሰው ፡
በየ ፡ ሀገሩ ፡ ቀጥር ፡ የለውም ።
የተዘረፈውንም ፡ ላም ፡ መለሱ
ለት ፡ ሁሉንም ። ። በሰኔ ፡ ተ
ጉዘው ፡ ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡ አ
ምባ ፡ ጨራ ፡ ሰነበቱ ። ። በ
ሐምሌ ፡ ተጉዘው ፡ ጎንደር ፡ ከ
ግምቡ ፡ ገብተው ፡ ከረሙ ። እነ

ራስ ፡ እንግዳም ፡ ጎዳም ፡ ተተ
ድላ ፡ ዓሉ ፡ በነሐሴ ፡ ተዋጉ ፡ ብ
ዙ ፡ ሰው ፡ ፈጁለት ። ብዙም ፡
ተያዘ ። ጎንደር ፡ ከንጉሡ ፡ የም
ስራች ፡ ገባ ። ። በዘመነ ፡ ግ 5
ቴዎስ ፡ በጌሹ ፡ ከ፫፫ ፡ ማፀዘመ
ን ። በመሥከረም ። ንጉሡ ፡ ከ
ሀናቱን ፡ ጥምጥም ፡ ጠምጥመ
ው ፡ እንዳይቀርቡ ፡ ከፊትዎ ፡ ከ
ልክለው ፡ ነበርና ። ከሀናቱም ፡ 10
ጥምጥም ፡ ክብራችን ፡ ነውና ፡
ይበይኑልን ፡ አሉ ። ንጉሥ ፡ ቴ
ዎድሮስም ፡ መለሱ ፡ አሉም ፡ ከ
ታቦት ፡ በገባችሁ ፡ ጊዜ ፡ ስለ ፡
ምን ፡ ጥምጥማችሁን ፡ ታወል 15
ቃላችሁ ፡ አሏቸው ፡ ከሀናቱም ፡
እግዚአብሔር ፡ አድርጎታልና ፡
ብለን ፡ ነው ፡ አሉ ። ንጉሡም ፡
በኔ ፡ እግዚአብሔር ፡ አላደረብ
ኝም ። እግዚአብሔር ፡ በኔ ፡ አ 20
ድሮ ፡ አይደለም ፡ የሚገዛ ፡ ባ
ሉ ፡ ጊዜ ። ከሀናቱም ፡ አዎን ፡
አሉ ። ንጉሡም ፡ እንግዳያው ፡
ምነዋ ፡ አሉ ። ያነ ፡ ግዜውንም ፡
እኔ ፡ ሥራት ፡ አስተምራችሁ ፡ 25
ብዬ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ጠምጥሙ ፡
ብለው ፡ በየኑላቸው ። ከዚህም ፡
ወዲያ ፡ ከሀናቱ ፡ ወደ ፡ ንጉሥ ፡
ቴዎድሮስ ፡ ጮሁ ። እያባትህ ፡

ብለው፡ አዋጅ፡ ተነገሩ። እኛን
 ም፡ እንደ፡ ጥንት፡ እንደ፡ ነገ
 ሥታቱ፡ ያነሩን፡ አሉ። ንጉ
 ሥ፡ ቴዎድሮስም፡ መለሱ፡ አ
 5 ሏቸውም፡ ሕኔ፡ ምን፡ ልብላ፡
 ሠራዊቱንስ፡ ምን፡ ላብላው። ።
 እኩሌታውን፡ የመስቀል፡ መሬ
 ት። እኩሌታውን፡ እሪም፡ ገዳ
 ም፡ እያላችሁ፡ ወሰዳችሁት። ።
 10 ባሉ፡ ጊዜ። አንዱ፡ ከህን፡ መ
 ለሰ፡ አለም። አራት፡ ወር፡ በ
 ጎንደር፡ ተቀምጠው፡ አርማ
 ጨሆን፡ ጸገዴን፡ ወልቃይትን፡
 ስሜንን፡ ትግሬን፡ ይብሉ፡ አላ
 15 ቸው። ። ዓራት፡ ወር፡ በዓሪንጎ፡
 ተቀምጠው፡ ቤጌ፡ ምድርን፡ ላ
 ስታን፡ የጁን፡ ወረኒመኖን። ወ
 ሎን፡ ሻዋን፡ ይብሉ። ። ዓራት፡
 ወር፡ ይበባ፡ ላይ፡ ተቀምጠው፡
 20 ሜጫን፡ አገውን፡ ዳሞትን፡ ጎ
 ጃምን፡ ይብሉ። እንደ፡ ጥንት፡
 ባለ፡ ጊዜ። ንጉሠ፡ መለሱ፡ አ
 ሉም። እኔ፡ ብቻዬን፡ በሆንሁ
 ልሽ፡ ጊዜ፡ እንደ፡ አጤ፡ አያ
 25 ሱ፡ በሻሽ፡ አንቀሽ፡ ልትገድዩ
 ኝ። ባሉ፡ ጊዜ፡ አንዱም፡ ደብ
 ተራ። ንጉሠ፡ በሠራዊቱ፡ ብ
 ዘት፡ አይደንም፡ ይል፡ የለም፡
 ዳዊት። ብሎ፡ አለ፡ ንጉሥ፡ ቴ

ዎድሮስም፡ መለሱ፡ አሉም፡ እ
 ንዲያውስ፡ ሌዊን፡ ለከህነት፡
 ይሁዳን፡ ለመንግሥት፡ አይደ
 ለም፡ የመረፀው። ። ከአሥራት፡
 በቀር፡ ምን፡ አላችሁ፡ ባሉ፡ ጊ
 ዜ፡ አደሱስ፡ ክርስቶስ፡ ጻኛች
 ን፡ ይሁን፡ ብለው፡ ወንጌሉን፡
 በዙፋኑ፡ አነረው። ንጉሥ፡ ቴ
 ዎድሮስ፡ ሠራዊትዎን፡ ይዘው። ።
 አቡን፡ ሰላማ፡ ከህናቱን፡ ይዘ
 ው፡ ተከራክረው፡ ፍትሐ፡ ነገ
 ሥት፡ በታየ፡ ጊዜ፡ ከቤተ፡ መ
 ቅደስ፡ የገባ፡ አይወጣም፡ አለ። ።
 ንጉሥ፡ ቴዎድሮስም፡ አንድ
 ሽ፡ አንባቢ፡ አንድሽ፡ ተርጎ
 ሚ፡ ብለው፡ ተቈጥተው። የወ
 ደዳችሁትን፡ ባልጋው፡ አስቀ
 ምጡበት፡ እኔም፡ እንደ፡ ጋሎ
 ች፡ እየዘረፍሁ፡ እበላለሁ። ብ
 ለው፡ ጃን፡ ተከል፡ ከሚባለ
 ው፡ ከአሻዋው፡ በተነሱ፡ ጊዜ።
 የቆመው፡ ሠራዊትዎ፡ ለመከ
 ተል፡ በተናደ፡ ጊዜ። ይህ፡ ነገ
 ር፡ ለከህናት፡ ለጎንደር፡ ሁሉ፡
 ጭንቅ፡ ሆነ። ያነግዜ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ በንጉሠ፡ ልብ፡ ርኅራ
 ኄ፡ አገባ፡ ተመልሰውም፡ ተቀ
 መጡ፡ ከአልጋዎ፡ ላይ። ። ኋላ
 ም፡ ከአቡን፡ ጋራ፡ ታረቁ፡ ፈ

ሰሌፍ፡ ዳኝነት፡ ለንጉሠ፡ ሁኖ ።
 በነጋውም፡ ሁሉንም፡ እንደ፡ ጥ
 ንት፡ ይሁን፡ ብለው፡ አዋጅ፡
 በነገሩ፡ ጊዜ ። ከሀናቱም፡ ሁ
 ሉ፡ ንሱብሐ፡ ለእግዚአብሔር፡
 ስቡሐ፡ ዘተሰብሐ ። እያለ፡ በዜ
 ማ፡ በከበሮ፡ በጻናጽል፡ በሙ
 ሴ፡ ዘፈን፡ ረገጠ ። በወርኃ፡
 ጥቅምት፡ ንጉሥ፡ ቴዎድሮስ፡
 ወደ፡ አርኖ፡ ጋርኖ፡ ተጓዙ ።
 እራስ፡ ውቤን፡ ጎጃም፡ በራስ፡
 እንግዳ፡ ሹመት፡ ሹመው፡ ሰደ
 ዋቸው፡ ነበርና ። በኅዳር፡
 እራስ፡ እንግዳም፡ ከዚያው፡ ከ
 ጎጃም፡ የተማረከውን፡ ሁሉ፡
 ይዘው፡ ከንጉሠ፡ መጡ ። ንጉ
 ሠም፡ እጅግ፡ ደስ፡ አለዎ፡ ተ
 ጉዘውም፡ ከአሞራ፡ ገደል፡ በ
 ሰፈሩ፡ ጊዜ፡ አንድ፡ የመቶ፡ አ
 ለቃ፡ ተከሰሰ ። ንጉሥ፡ ጠፍቶ፡
 ባልንጅሮቸን፡¹ ይገዢ፡ ባገሬ፡
 ሸፍቼ፡ አልሀ፡ ብሎ፡ ከሰሰው።
 በዚሁም፡ ተረታ ። ንጉሥ፡ ቴ
 ዎድሮስም፡ ፍረዳ፡ አሉ፡ ይቀ
 ጣ፡ በቃ፡ ተብሎ፡ ተፈረደ ። በ
 ነፍጥም፡ ተደበደበ ። ። በት
 ሣስ፡ ከዚያም፡ ጃን፡ ሜዳ፡ ሰ

ፍረው፡ ሳሉ፡ ከምስር፡ ሊቀ፡
 ጳጳስ፡ አባ፡ ቁርሎስ፡ መጡ ።
 ንጉሥ፡ ቴዎድሮስም፡ በሥርዓ
 ተ፡ ንጉሥ፡ ተቀበሏቸው ። ሰን
 ብተው፡ ሳሉ ። ያለንጉሠ፡ ፈቃ ።
 ድ፡ ደብዳቤ፡ ጥፈው፡ ተገኙ ።
 ብዙ፡ ዕቃ፡ ብዙ፡ ሰራተኛ፡ ስ
 ደድ፡ የሚል ። ከምስሩ፡ ጌታ፡
 ከሰይድ፡ ባሻ፡ ዘንድ ። ንጉሥ፡
 ቴዎድሮስም፡ አባ፡ ቁርሎስን ።
 ና፡ አባ፡ ሰላማን፡ ተቈጥተው ።
 ቤቱን፡ አሳጥረው፡ በውስጥ፡
 አግብተው ። ዙሪያውን፡ ነፍጠ
 ኛ፡ አስጠበቋቸው ። ። የአ
 ፈረ፡ ዋናት፡ ከሀናት፡ ሂደው ።
 ከአደባባይ፡ ቆሙ ። ንጉሥ፡ ቴ
 ዎድሮስም፡ ምነው፡ ምን፡ ሁና
 ችኋል፡ ብለው፡ በጠየቁ፡ ጊዜ ።
 ከሊቀ፡ ጳጳስ፡ አባ፡ ቁርሎስ፡
 ከአባ፡ ሰላማ፡ ይታረቁልን፡ ብ
 ለን፡ ነው ። እኛ፡ ንጉሥና፡ ሊ
 ቀ፡ ጳጳስ፡ ማስታረቅ፡ የሚቻለ
 ን፡ ሁነን፡ አይደለም ። ዳሩ፡ ግ
 ን፡ ዕርቅ፡ የወደደን፡ ንጉሥ፡
 ገበሬ፡ ያስታርቀዋል፡ ብለን፡ ነ
 ው፡ እንጂ፡ ባሉ፡ ጊዜ ። ንጉ
 ሥ፡ ቴዎድሮስም፡ እንዴህ፡ አ

¹ MS. originally ባልጅሮቸን; a ን is added by a European hand.

ሉ ። እናንተን ፡ ብቻ ፡ ታስታር
 ቁኝ ፡ አላችሁ ፡ አሉ ። ከሀናቱ
 ም ፡ ንጉሥ ፡ እንደ ፡ ወደዱ ፡ ነ
 ው ፡ እንጂ ፡ አሉ ። ንጉሠ-ም ፡
 5 የአድባራቱን ፡ ከሀን ፡ ሁሉ ፡ ጨ
 ምራችሁ ፡ አስታርቁኝ ፡ አሉ ።
 ከሀናቱ ፡ ሁሉ ፡ አስታረቋቸው ፡
 ተሰብስበው ። ። በየካቲት ፡
 ወደ ፡ ዙር ፡ አምባ ፡ ተጓዙ ። 3
 10 ዙን ፡ ከዚያ ፡ ትተው ፡ ወደ ፡ ከፊ
 ሬብ ፡ ከአመዴ ፡ በሸር ፡ ገሠገ
 ሠ ። እሱም ፡ ሸሸ ። ሊበንም ፡
 ሻዋ ፡ ሲሄዱ ፡ መቅደላን ፡ የሾ
 መት ፡ ከዳ ፡ ሸሸ ። ንጉሥ ፡ ቴ
 15 ምድሮስም ፡ የወርቁትን ፡ ልጅ ፡
 አመዴ ፡ አሊ ፡ የሚባለውን ፡ ከ
 መቅደላ ፡ ሹመው ። ወደ ፡ ዙር ፡
 አምባ ፡ ተመለሱ ። ። በመጋ
 ቢት ፡ ተጉዘው ፡ ወደ ፡ መቅደ
 20 ላ ፡ በደረሱ ፡ ጊዜ ። ከአምባ ፡
 ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ሹም ፡ አሰጥ
 ተው ፡ ግራ ፡ አዝማች ፡ ዓለሚ
 ን ፡ አፈ ፡ ንጉሥ ፡ ወርቁን ፡ በ
 ሻ ፡ በሰውርን ፡ ቀኝ ፡ አዝማች ፡
 25 ጣዩን ። አምስት ፡ የአምሳ ፡ አለ
 ቆች ፡ አግብተው ፡ ሹመው ። ከ
 ጅፋ ፡ ከስሩ ፡ ትንሣኤን ፡ ዋ
 ሉ ። ። በማዝያ ፡ ከዚያም ፡
 ሃዩው ፡ ምንወን ፡ በመድፍ ፡ በ

ሰበሩት ፡ ጊዜ ። በግንቦት ፡ ግሸ
 ንንም ፡ ለቆ ፡ ሸሸ ። አሊ ፡ ቦሩ ፡
 ንጉሥ ፡ ቴምድሮስም ፡ አስቀድ
 መው ፡ እንዴህ ፡ ብለው ፡ ልከው
 በት ፡ ነበር ፡ በአሊ ፡ ቦሩ ፡ ግሸ
 ንን ፡ ልቀቅልኝ ፡ የንጉሥ ፡ ስ
 ፍራ ፡ ለንጉሥ ፡ ነው ፡ ብለው ።
 አሊ ፡ ቦሩም ፡ እሺ ፡ ይቀበሉኝ ፡
 ብሎ ፡ ሳለ ፡ ኋላም ፡ ከዳ ፡ በእግ
 ዘአብሔር ፡ ኃይልም ፡ ሰበሩት ።
 ከግሸንም ፡ ሊቀ ፡ መኳስ ፡ ብሩን ፡
 ባሻ ፡ መርዘን ፡ ሹመው ። ወደ ፡
 መቅደላ ፡ ተመለሱ ። ። በሰ
 ኔ ፡ ወደ ፡ ዋድላ ፡ ሄዱ ፡ ጋሸና ፡
 ሰነበቱ ። ንጉሥም ፡ ተቈጥተው ፡
 በት ፡ ወደድ ፡ ብሩን ፡ እራስ ፡
 እንግዳን ፡ አሰርዋቸው ። ያነግ
 ዜም ፡ ወደ ፡ የጁ ፡ ሄዱ ፡ ከጥን
 ግላ ፡ ላይም ፡ ሰፍረው ፡ ሳሉ ።
 ከሻዋ ፡ መርድ ፡ አዝማች ፡ ኃይ
 ሌ ፡ ግብር ፡ ሰደደ ፡ ብዙ ፡ ብር ፡
 ብዙ ፡ ሸማ ። ብዙ ፡ ፈረስ ። በቅ
 ሎም ፡ ታናናሹ ፡ ዕቃ ፡ ብዙ ፡ ነ
 ው ። ከዚያም ፡ ከረመው ። ።
 ያነግዜም ፡ ከመቅደላ ፡ ስር ፡
 ፋላ ፡ ላይ ፡ አመዴ ፡ በሸር ፡ በ
 ተዋጋ ፡ ጊዜ ። ከነግራ ፡ አዝማ
 ች ፡ ዓለሚ ፡ ጋራ ። ፻፯ ፡ ሰው ፡
 ተዩዘ ፡ አመዴ ፡ በሸርም ፡ ለግ

ድ : አመለጠ : ድል : ሆነ ። ለን
 ጉሠ : የጁ : ላይ : የምስራች :
 ገባ ። በዘመነ : ማርቆስ :
 በጌሹ : ከ፫፻ : ፶ : ዘመን ። ከየ
 ጁ : በተጓዙ : ጊዜ : በመሥከረ
 ም : ወደ : አ.የላ : ሄዱ ። አን
 ድ : ሰውም : በጮኸ : ጊዜ : ተ
 በደልጉ : ብሎ ። ንጉሥ : ቴዎ
 ድሮስም : አቡነ : ሰላማን : ስለ :
 ምን : ያስጮሁ-በኛል : ባሉ : ጊ
 ዜ ። አቡነ : ሰላማ : ደግሞ : አን
 ተን : በኔ : ግዛት : ምን : አገባ
 ሀ : ብለው : አሉ ። ንጉሠ-ም :
 በተቁጡ : ጊዜ ። አቡነ : ሰላማ :
 ደግመው : ተቁጡ ። ታቦት : ያ
 ነሣ : ይህንን : ንጉሥ : የተከተ
 ለ : ብለው : ገዙቱ ። ንጉሥ : ቴ
 ዎድሮስም : ያዘው : ብለው : አ
 ሲያዟቸው ። ያነግዜም : ሊቀ :
 ጳጳስ : አባ : ቁርሎስ : ግዙቱን :
 በፈቱ : ጊዜ ። አቡነ : ሰላማ : ተ
 ቁጡባቸው : በአባ : ቁርሎስ ።
 ታላቅ : ሐውክም : ሆነ ። ሠራ
 ዊቱም : ሁሉ : ተጨነቀ ። ኋላ
 ም : ታረቁ ። ከዚያም : ተጓዙ ።
 ደላንታም : በደረሱ : ጊዜ ። በ
 ጥቅምት : ከዋድላ : ፈሰሴ : ጥለ
 ው : ለመቅደላ : አስጭነው : ተ
 ሻገሩ : ንጉሠ ። አንድ : መድ

ፍ : እህሉንም : ሰጥተው ። ተመ
 ልሰው : ወደ : ቤጌምድር : ሄ
 ዱ ። ። በኅዳር : ሊቀ : ጳጳ
 ስ : አባ : ቁርሎስን : አሰናብተ
 ው ። ተግደ-በ : በእንቅ-በ : ገሥ 5
 ግሠው : ደላንታ : ላይ : ሊበን
 ን : መቱት ። ብዙ : ጋላ : ገደል :
 እየገባ : አለቀ ። ፈረሱም : በገደ
 ል : ያለቀው : ቍጥር : የለው
 ም ። ሊበንም : ሸሽቶ : አመለ 10
 ጠ ። ሻዋ : የሄዱ : ጊዜ : መቅ
 ደላን : የሾሙት : ነው ። ክዳቱ
 ን : በፈጸመ : ጊዜ : በመለጠ : ባ
 ምስተኛ : ወሩ : ታሞ : ሞተ ። ።
 በወርቃ : ታኅሣስ : ንጉሥ : ቴ 15
 ዎድሮስ : ወደ : ጉጃም : ገሠገ
 ሱ ። አግታ : በደረሱ : ጊዜ : ሰ
 ለፉ ። ከከተማው : ጉሊት : ላይ :
 በደረሱ : ጊዜ ። አንድ : ሴት :
 ተያዘች : ከሸፍቶች : ምሽት ። 20
 ንጉሥ : ቴዎድሮስም : ግፈፋት :
 ባሉ : ጊዜ : ደንግጣ : ደም : ፈ
 ሰሳት ። ንጉሠ-ም : አልባሳት :
 አሉ ። ሴቲቱም : እንዴህ : አለ
 ች : የሞትሁኝ : ቀድሞ ። ባለብ 25
 ስ : ምን : ዕዳዎ : ባለች : ጊዜ ።
 ንጉሠ-ም : በነፍጥ : በላት : አ
 ሉ : በተመታችም : ጊዜ : ሞተ
 ች ። የባሩድ : እሳት : በነካት :

ጊዜ፡ ፪ቀን፡ እንደ፡ ጧፍ፡ ነደ
 ደች፡ ፡ ጎዛመን፡ ላይ፡ ነው፡ ። ያ
 ነግዜም፡ ብዙ፡ ሰው፡ ተያዘ፡ ።
 የልደት፡ ቀን፡ ስለ፡ መድኃኔ፡
 5 ዓለም፡ ብለው፡ ማሩት፡ ። ።
 የሰንበት፡ ላይ፡ የተደላ፡ ጓሉ፡
 ምሽት፡ ተያዘች፡ ጣይቱ፡ የም
 ትባል፡ ። ንጉሥ፡ ቴዎድሮስም፡
 የነግዜ፡ በጎጃም፡ ስለ፡ ክፋቱ፡
 10 እጅግ፡ ተቈጥተው፡ ነበር፡ ። በ
 ሽመል፡ ባስመቱዋት፡ ጊዜ፡ ሞ
 ተች፡ ። ወደ፡ ተልባ፡ ወሀ፡ ባቀ
 ኑ፡ ጊዜ፡ ተባራሪውን፡ ሸፍታ፡
 ሲዋጋ፡ ተያዘ፡ ። ቀድሞ፡ ተማ
 15 ፋዋቸውም፡ ጅየሚሆን፡ ተያዘ፡ ።
 ምነው፡ ምሬያችሁ፡ ወጋችሁ
 ኝ፡ ባሏቸው፡ ጊዜ፡ ሞት፡ ይገ
 ባናል፡ ብለው፡ ፈረዱ፡ ። አስደ
 በደቧቸው፡ ሞቱ፡ ። ሁሉም፡ ። ያ
 ነግዜም፡ በጎጃም፡ ያለን፡ ፈረ
 ስና፡ በቅሎ፡ ጋሻ፡ ጦርንም፡ ሁ
 ሉ፡ ። ጃንሆይ፡ ለሠራዊትዎ፡ መ
 ረቁለት፡ ። ባሶ፡ ገቢያ፡ የነበረው
 ን፡ የሚሸጠውን፡ ባርያ፡ ሁሉ፡
 ይዘውት፡ መጡ፡ ። እንግዲህም፡
 ባርያ፡ እንዳይሸጥ፡ ከለከሉ፡ ። ከ
 ዚያም፡ ወደ፡ በጌ፡ ምድር፡ በ
 ተመለሱ፡ ጊዜ፡ ጉና፡ ላይ፡ ባ
 ሮችን፡ የወደድኃትን፡ ምረጥ፡

አያሉ፡ አጋቧቸው፡ እርስ፡ በእ
 ርሳቸው፡ ። ። በየካቲት፡ ከጋ
 ይንት፡ ተሰሪ፡ አግብተው፡ ሳ
 ለ፡ ወታደር፡ ባላገሩን፡ ገደለ
 ው፡ ። የሞተበት፡ ሰው፡ ከንጉ
 ሠ፡ መጥቶ፡ ጮኸ፡ ። ንጉሥ፡
 ቴዎድሮስም፡ ወታደሩን፡ ሁሉ፡
 አፈርሳታ፡ አውጣ፡ አሉት፡ ። ወ
 ታደርም፡ አልገደልነም፡ አላየ
 ንም፡ ብሎ፡ በተገዙተ፡ ጊዜ፡ ።
 ለንጉሥ፡ ቴዎድሮስ፡ ይህ፡ ነገ
 ር፡ ጭንቅ፡ ሆነ፡ ። አስበውም፡
 ኋላ፡ እንዴህ፡ አሉ፡ ወታደር፡
 ብላ፡ ባላገር፡ አብላ፡ ያልሁ፡ እ
 ኔ፡ ነኝና፡ ። ደመኛህ፡ ። እኔን፡ ግ
 ደል፡ ባሉት፡ ጊዜ፡ ። ባለ፡ ደሙ
 ም፡ እኔ፡ ንጉሥ፡ መግደል፡ አ
 ይቻለኝም፡ አለ፡ ። ንጉሠም፡
 ብዙ፡ ብር፡ ሰጥተው፡ ሰደዱ
 ት፡ ። ። በወርኃ፡ መጋቢት፡
 ንጉሥ፡ ቴዎድሮስ፡ በዘፈን፡
 እንዴህ፡ ያለ፡ ትንቢት፡ ተና
 ገሩ፡ ። ጎጃምን፡ ብንቁጣው፡
 በእሳቱ፡ ተቀጣ፡ ። ወሎን፡ ብን
 ቁጣው፡ በነፍጡ፡ ተቀጣ፡ ። ያ
 ብላኝ፡ ለወራኔ፡ ይብላኝ፡ ለሰ
 ቁጣ፡ ። ። ይህንን፡ ዘፈን፡ ተ
 ናግረው፡ ወደ፡ ሰቁጣ፡ ከዋግ
 ሹም፡ ገብረ፡ መድኃን፡ ገሠገ

ሠ። ። የንጉሠ-ን ፡ መምጣት ፡ በ
 ሰማ ፡ ጊዜ ። አገው ፡ ተዋግቶ ፡
 ዋግሹም ፡ ገብረ ፡ መድኅንን ።
 በጊት ፡ ወደድ ፡ ብሩን ። አባ ፡ ጫ
 ጉን ፡ ከነባርያው ፡ ያዙዋቸው ።
 ንጉሠ ፡ ገና ፡ ሳይደርሱ ፡ ብዙ
 ም ፡ ሰው ፡ ተያዘ ። ንጉሥ ፡ ቲ
 ዎድሮስም ፡ ሶስቱን ፡ መኳንን
 ት ፡ አስረው ። የቀረውን ፡ ሰው ፡
 ስለ ፡ መድኃኔ ፡ ዓለም ፡ ብለው ፡
 ማሩት ። ከዚያም ፡ በተመለሱ ፡
 ጊዜ ፡ ጓዙ ፡ ከዓይብ ፡ በእንቅብ ፡
 ተገዙ ፡ ዋድላ ፡ አንችም ፡ ላይ ፡
 ተገናኙ ። በመጋቢት ፡ በጿጿቀ
 ን ፡ የትንሣኤ ፡ በነጋው ። ።
 በወርቃ ፡ ሚያዝያ ፡ ወደ ፡ ወገ
 ራ ፡ ገሠገሠ ። ተሰማ ፡ በሸሸ ፡
 ጊዜ ። ንጉሥ ፡ ቲዎድሮስ ፡ ሠራ
 ዊትዎን ፡ ከፍርቃ ፡ እስከ ፡ ጨ
 ጨሆ ፡ ተሰሪ ፡ አገቡት ። ከዚያ
 ም ፡ ወደ ፡ ዋድላ ፡ ተመለሱ ። ።
 አገው ፡ ንጉሤም ፡ የትግሬው ፡
 ሽፍታ ። የነዋግሹም ፡ ገብረ ፡ መ
 ድኅንን ፡ መያዝ ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡
 እንሸሸ ፡ አለ ። ገብዜ ፡ መንገሻ ፡
 የሚባል ፡ ሎሌው ፡ እንደሆነ ፡ ብ
 ሎ ፡ ፈክረ ። ንጉሥ ፡ ቲዎድሮስ
 ን ፡ ሰድቦ ። የቲዎድሮስን ፡ እራ
 ስ ፡ ቁርጫ ፡ አመጣልሐለሁ ፡

ብሎ ፡ ቸብቸቦውን ። ይህንንም ፡
 በመመከት ፡ በፈክረ ፡ ጊዜ ። የ
 ንጉሥ [፤] ቲዎድሮስ ፡ ሎሌ ፡ የ
 ሰብአ ፡ ጋዲስ ፡ ካሳ ፡ አሸከር ፡
 በስውር ፡ ሁኖ ፡ ሳለ ፡ ሰማ ። ይ 5
 ኸውም ፡ ሰብአ ፡ ጋዲስ ፡ ካሳ ፡
 ደጃች ፡ ውቤ ፡ አስረውት ፡ ሳለ ፡
 ገብዜ ፡ ነበር ። ንጉሥ ፡ ቲዎድ
 ሮስም ፡ ደጃች ፡ ውቤን ፡ በመ
 ቱ ፡ ጊዜ ፡ ፈትተው ፡ ትግሬን ፡ 10
 ምስለኔነት ፡ ሹመውት ፡ ነበር ።
 የገብዜ ፡ መንገሻን ፡ ትምክህት ፡
 ለንጉሥ ፡ ቲዎድሮስ ፡ በላከብዎ ፡
 ጊዜ ። ንጉሠ-ም ፡ ለአቡነ ፡ ሰላ
 ማ ፡ ለካህናቱ ፡ ለእጨጌ ፡ ወል 15
 ደ ፡ ማርያም ፡ እዩት ፡ አባቶቹ ፡
 የገብዜ ፡ መንገሻን ፡ ግፍ ። አን
 ተም ፡ አደሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ እዩ
 ው ፡ ብለው ። ያን ፡ የተላከውን ፡
 ሰው ፡ በል ፡ እንደ ፡ ሰማህ ፡ ንገ 20
 ራቸው ፡ አሉ ። ገብዜ ፡ መንገ
 ሻ ፡ እንደ ፡ ፈክረባቸው ፡ ተናገ
 ረ ። ። በግንቦት ፡ ገረገራ ፡ ላ
 ይ ፡ ዋግሹም ፡ ገብረ ፡ መድኅን
 ን ፡ በጊት ፡ ወደድ ፡ ብሩን ፡ አባ ፡ 25
 ጫጉን ። ተገባኝም ፡ የተያዙ ፡ ደ
 ግሞ ፡ አሰኔ ፡ ደረስን ፡ ገብዜ ፡
 ወልደ ፡ ሚካኤልን ፡ ማሩ ፡ ሰሎ
 ሞንን ፡ ደግሞ ፡ ፀሰዎች ። እነዚ

ሀን : ዘጠኙን : ረጅም : ግራር :
 ከሚባለው : ሰቀሏቸው : እጅ :
 እግራቸውን : ቁርጠው :: በፍት
 5 ሐ : ነገሥት : በፍርድ :: ዋግሹ
 ም : ገብረ : መድኅንም : ንጉ
 ሠ : ከራስ : አሊ : በተዋጉ : ጊ
 ዜ : ቁስለው : ነበር : ከራስ : ሀ
 ነው : ሳሉ ፤ ንጉሠ-ም : አይዘዎ :
 ብለው : መቶ : ነፍጥ : ሰጥተ
 10 ው : አገራቸውን : አገውን : ሹ
 መው : ሰደዋቸው : ነበር :: ከሻ
 ዋ : በተመለሱ : ጊዜ : ነው : አ
 ገራቸውን : የሰደዱቸው :: ከዚ
 ያ : ወዲያም : ከዱ : እግዚአብ
 15 ሔርም : ክዳታቸውን : አይቶ :
 ከንጉሠ : እጅ : ጣላቸው :: ::
 ከረጅም : ግራር : ተመልሰው
 ም : ወደ : ዙር : አምባ : ወረ
 ዱ :: ከዚያም : ወደ : ጐንደር :
 20 ወረዱ : ከጣቁሳ : እስተወገራ :
 ወታደሩን : ተሰሪ : አገቡት :: ከ
 ዚያም : አስከትተው : ወደ : ወ
 ገራ : ወጡ : በበለሳም : ተሰሪ :
 አገቡበት :: ንጉሠ : ጥቂት : ሰ
 25 ው : ይዘው : ወደ : ዙር : አም
 ባ : ተመለሱ :: ደግሞም : ከበለ
 ሳ : አሰጥተው : ከፍርቃ : እስከ :
 ጨጨሆ : ሰሩት :: ከዚያም : አስ
 ከትተው : ሳሉ :: ተትግሬ : ሰብ

አ : ጋዲስ : ከሳ : የጐበዜ : መ
 ንገሻን : መላስ : አውጥቶ : ሰደ
 ደ :: ያን : በትምክህት : የተናገ
 ረውን : የንጉሥ : ቴዎድሮስን :
 ቸብቸቦውን : ቁርጫ : አመጣ
 ለጉ : ያለውን :: ለንጉሥ : ቴዎ
 ድሮስ : መላሱን : አውጥቶ : ሰ
 ደደላቸው : ጀወር : እንኳ : ሳይ
 ሆን :: እግዚአብሔር : ፍርዱን :
 እንደ : ፈረደ : ለንጉሥ : ቴዎ
 ድሮስ : ባየ : ጊዜ : ሠራዊትዎ :
 ሁሉ : ተደነቀ :: የእግዚአብሔ
 ርም : ፈቃድ : እንደ : ሆነ : አ
 ወቀ :: ያን : ጊዜም : ንጉሠ : ዙ
 5 ር : አምባ : ነበሩ : የጐበዜ : መ
 ንገሻን : መላስ : ባየ : ጊዜ :: ከ
 ሀናቱንም : ሁሉ : ጠሩ : አሉ
 ም : እዩት : የእግዚአብሔርን :
 ፍርድ : እንዴህ : ያደርጋል : ብ
 ለው : ለእግዚአብሔር : ሰግዶ
 ው : እጅግ : ታላቅ : ምስጋና :
 አመሰገኑ :: መላሱንም : በእን
 10 ጨት : ሰቀሉት : ከሳሊ : ገበያ :
 ላይ :: ቢት : ወደድ : ብሩ
 ም : ታስረው : ሳሉ : ከየጁ : ላ
 ይ : ሰብረው : ቀራኛው : ይዟ
 ቸው : ሄደ :: ከባሻ : ንጉሤ : ታ
 ስረው : ሳሉ :: ማታ : መሄዳቸ
 15 ውን : ሳይናገር :: በነገው : ተና

ገረ ። ንጉሠ-ም ፡ ዋስ ፡ ጥራ ፡ አ
 ሉ ። አምበሉ ፡ ባሻ ፡ ገብረ ፡ ሚ
 ካኤል ፡ እኔ ፡ እዋሳሌሁ ፡ አሉ ።
 ሁለቱም ፡ ታሰሩ ። እራስ ፡ እን
 ግዳን ፡ እነዚህም ፡ ሶስቱን ፡ ግሸ
 ን ፡ አገቧቸው ። ። ያነግዜ
 ም ፡ ቢት ፡ ወደድ ፡ ብሩ ፡ ቃሉ ፡
 ከአመዴ ፡ በሽር ፡ ገቡ ። ከዚያ
 ም ፡ ወደ ፡ እራስ ፡ አሊ ፡ ሄዱ ።
 ከዚያም ፡ ወደ ፡ ዋግሹም ፡ ገብ
 ረ ፡ መድኅን ፡ በሄዱ ፡ በሶስተኛ ፡
 ቀን ፡ ተያዙ ። ከዩጁም ፡ በሰበ
 ሩ ፡ በሰባተኛው ፡ ወር ። እግዚ
 አብሔር ፡ ከንጉሠ ፡ እጅ ፡ ጣላ
 ቸው ። ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡
 እጅግ ፡ አድርገው ፡ ያምኗቸው ፡
 ነበር ። ያነግዜም ፡ የገብዘ ፡ መ
 ንገሻ ፡ መላስ ፡ ከመጣ ፡ በኋላ ፡
 ወደ ፡ ወሎ ፡ ተጓዙ ፡ ይቲኔ ፡ ተ
 ዋበች ፡ ታመው ፡ ነበር ፡ ከዓር
 ብ ፡ ገበያ ፡ ጀምሮ ፡ በአልጋ ፡ ይ
 ጓዛሉ ፡ ሆነ ። ። በወርኃ ፡ ሰ
 ኔ ፡ ወረኒበኖ ፡ መቅደላ ፡ ደረሱ ፡
 ከጋይንት ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ወሎ ፡
 ድረስ ፡ ፈረስ ፡ በቅሎ ፡ አሕያው
 ም ፡ አለቀ ፤ ቁጥር ፡ የለውም ።
 ሰውም ፡ ተርቦ ፡ ነበር ። ሠራዊቱ
 ም ፡ እጅግ ፡ በዝቶ ፡ ነበር ። ከብ
 ቱም ፡ ባለቀ ፡ ጊዜ ፡ እቃውም ፡

ሁሉ ፡ ከአምባው ፡ መቅደላ ፡ ገ
 ባ ። ፪ሺ ፡ የሚሆን ፡ ነፍጥ ፡ ፪መ
 ድፍም ። ከወሎ ፡ አምባ ፡ ማር
 ያም ፡ ሰፍረው ፡ ሳሉ ፡ ፩ቀን ፡ ወ
 ደ ፡ ዘረፋ ፡ ሄዱ ፡ ሰውም ፡ ጠገ ⁵
 በ ። ወደ ፡ ዘረፋ ፡ ልሂድ ፡ እያ
 ለ ፡ አስቸገረዎ ። ንጉሥ ፡ ቴዎ
 ድሮስም ፡ በተበሳጩ ፡ ጊዜ ፡ እ
 ንዴህ ፡ አሉ ፡ የመቅደላ ፡ ሰዎ
 ች ፡ እስቲ ፡ ምክሩኝ ፡ አሉ ፡ ይ ¹⁰
 ህነን ፡ መንግሥት ፡ ትቼ ፡ ለመ
 ሄድ ፡ ሞከርሁት ። ደግሞም ፡ ፈ
 ጣሪዬን ፡ ፈራሁት ። ግዛ ፡ ንዳ ፡
 ብዬ ፡ ብሰጥህ ፡ እምቢ ፡ አልህ ፡
 ብሎ ፡ ይጣላኛል ፡ ብዬ ። ይህን ¹⁵
 ንም ፡ በተናገሩ ፡ ጊዜ ፡ አሁን ፡
 እራት ፡ የሌለው ፡ ሰው ፡ ይኖራ
 ል ፡ ብለው ፡ ሊያዘርፉ ፡ ሄዱ ።
 ከዚያም ፡ ወደ ፡ ጊምባ ፡ ባወ
 ጡ ፡ ጊዜ ። ለእምቢላጤ ፡ ሰዎ ²⁰
 ች ፡ ፩ሰው ፡ ጥብቅ ፡ ሰጡ ። ጋ
 ሎችም ፡ ጥብቁን ፡ ገደሉት ።
 ደግሞም ፡ ጋሎች ፡ ከሰፈር ፡ ሌ
 ሊት ፡ በቅሎውን ፡ ሁሉ ፡ ሠረ
 ቁ ። ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ እ ²⁵
 ጅግ ፡ በተቁጡ ፡ ጊዜ ። ከጊም
 ባ ፡ እስተ ፡ ደጋላስ ፡ ከአሞራ ፡
 ገደል ፡ እስከ ፡ የጨራ ፡ ፈጁት ፡
 ላሙም ፡ ለሠራዊተዎ ፡ ላስር ፡

ላስር : ደረሰው ። ፈረሱ ። በቅሎ
 ው ። አሕያው ። ብዙ ። ነው ። የ
 ተማረከውንም ። ሰው ። ማሩት ።
 ወደ ። አመዴ ። በሽርም ። ገሠገ
 5 ሠ ። ሳያገኙት ። ተመለሱ ። ከእ
 ግዚአብሔር ። ድልድይ ። የጨ
 ረቻ ። ወንዝ ። ብዙ ። ሰው ። ወሰ
 ደ ። ውሀው ። ከዚያም ። ተጉዘ
 ው ። ግራኝ ። ሜዳ ። ከራስጌው ።
 10 ላይ ። ሰፈሩ ። ። በነሐሴ ። በ፲፫
 ቀን ። ረቡዕ ። ማታ ። ይቴጌ ። ተ
 ዋበች ። የንጉሥ ። ቴዎድሮስ ።
 ምሽት ። ከዚህ ። ዓለም ። መከራ ።
 አረፉ ። ከግራኝ ። ሜዳ ። እሬሳ
 15 ን ። መቅደላ ። ሊያመጡ ። በተነ
 ሱ ። ጊዜ ። የረፋድ ። መንገድ ።
 እንደ ። ሄዱ ። ወታደርም ። አን
 ጎራጎረ ። ንጉሠም ። ባወቁ ። ጊ
 ዜ ። ለሬሳ ። ብለው ። ወሀ ። ሊያ
 20 ሰስዱን ። ነው ። እንዳለ ። ወደ ።
 ሰፈር ። እሬሳን ። መልሰው ። ወ
 ሰዱ ። ከዚያ ። ወዲያም ። በሣጥ
 ን ። አድርገው ። ከቤተ ። ክርስቲ
 ያኑ ። ድንኳን ። አኖሩ ። ይቴጌ ።
 25 ከታመሙ ። ጀምሮ ። የንጉሠ ።
 ምግብ ። ሽምብራ ። ነበር ። አዳ
 ርዎም ። ከቤተ ። ክርስቲያን ።
 ውስጥ ። ነበረ ። ከዚያም ። ተጉ
 ዘው ። ደሴ ። ሰፈሩ ። እሬሳውን

ም ። ይዘው ። ወደ ። አመዴ ።
 በሽር ። እርቁ ። ገሠገሠ ። አባራ
 ሪም ። ሞተ ። ንጉሠ ። ገና ። ሳይ
 ደርሱ ። አመዴ ። በሽርም ። ሸ
 ሸ ። የከዱ ። ጋሎች ። ሌሎችም ።
 ብዙ ። ተያዙ ። ንጉሠም ። ስለ ።
 እግዚአብሔር ። ብለው ። ማሩዋ
 ቸው ። ከዚያም ። ሲመለሱ ። ተ
 ኩለ ። ደሬን ። ዘረፉት ። ከብቱን
 ም ። ሁሉ ። ። በ፯ሺ ። ከ፻፮ ።
 ፶፩ ። ዓመት ። በዘመነ ። ሉቃስ ።
 በወርኃ ። መሥከረም ። ደሴ ። ቃ
 ሉ ። ላይ ። እራስ ። ውቤን ። ባሻ ።
 ኃይሉን ። ግራ ። አዝማች ። ዓለ
 ሚን ። አቡንን ። እጨጌን ። ትተ
 ው ። ወደ ። ቤጌ ። ምድር ። ገሠገ
 ሠ ። የደላንታን ። የዋድላን ። ጦ
 ር ። አስከትተው ። ተመቅደላ ።
 ፩መድፍ ። ይዘው ። አረፉ ። መቶ ።
 ፴ማድጋ ። ባሩድ ። የነፍጥ ። አ
 ረር ። ብዙ ። አሶስደው ። እስከ ።
 ፍርቃ ። ተሰሪ ። አገቡ ። ወደ ። ዋ
 ድላ ። ተመለሱ ። ጥቂት ። ሰው ።
 ይዘው ። መመለስዎ ። ከጎንደ
 ር ። የገባው ። ሽፍታ ። በሸሸ ። ነ
 ው ። ። ከዚያም ። የዋድላ
 ን ። ጦር ። ይዘው ። ቃሉ ። ወደ ።
 ሰፈር ። ገሠገሠ ። እነራስ ። ው
 ቤ ። ሂደው ። ከአመዴ ። በሽር ።

ጋራ : ቢፈታ : ላይ : ተሳልፈው
 ት : ነበር ። ንጉሥ : ቴዎድሮስ
 ም : በደረሰ : ጊዜ : መድፍ : ተ
 ከሰ : አመዴ : በሽርም : የነበ
 ረበትን : ዛፍ : በመታው : ጊዜ ።
 ንጉሡ : እንደ : መጡ : አወቀ :
 ደንግጦም : ሸሸ ። ጋላውም : ሁ
 ሉ : እንደህ : አለ : ዛሬ : ከዚ
 ህ : የደረሰ : አረር ። ነገ : ከዚህ :
 ሁኖ : በተከሰው : ከአዳል : ይ
 ገባል : ብሎ : ሸሸ ። ጥቂትም :
 ጋላ : ተያዘ ። ከንጉሡም : የዋ
 ድላውን : ምስለኔ : ይመር : ተ
 ሰማን : ጠልፎት : ሄደ : ጋላ ።
 ንጉሥ : ቴዎድሮስም : የተማረ
 ከውን : ጋላ : ሁሉ : ስለ : መድ
 ኃኔ : ዓለም : ብለው : ማሩት ።
 ያነግዘም : የሰፈሩ : ሰው : እጅ
 ግ : ተርቦ : ነበር ። ተቅማጥም :
 ብዙውን : ፈጅቶት : ነበር ። ሠ
 ራዊቱም : ንጉሡ : እንደ : መ
 ጡ : በየ : ጊዜ : በቀስታ : እል
 ል : እልል : አለ ። እናቷን : እን
 ዳዮች : እምቦሳ : ዘለለ ። ስለ : ደ
 ስታው ። በጥቅምት : የአመ
 ዴ : በሽርን : ሰው : ከቁላው :
 ንዳድ : በፈጀው : ጊዜ ። እሱ :
 ወደ : ጦተላ : ዘረ ። በላገሩም :
 ገባለት ። ንጉሥ : ቴዎድሮስም :

ገሥግሠው : በላገሩን : ፈጁት ።
 እሱ : አመዴ : ሸሸቶ : ወደ : ከ
 ሎ : ዘረ ። የንጉሡ : ሰው : እጅ
 ግ : ገንዘብ : ጠገቦ : ያነግዘ : የ
 ይቴጌ : እሬሳ : ጀወር : ተቀም ⁵
 ጦ : ነበር : በጥቅምት : በ፲፩ቀ
 ን ። ግሸን : አግብተው : አኖሩ
 ዋቸው ፤ ከዚያ : ወዲያም : ከ
 ሬ : የሚባል : ወፍቅ : ነበረ ። የ
 ጋላ : ሁሉ : አይነታው : ገዳም ። ¹⁰
 ገሥግሠው : ዘረፉት : ፈረስና :
 በቅሎ : ብዙ : ተገኘ ። ከብቱ
 ም : የጅጅሺ : ከጅጅ : ከዚህም : ይ
 በዛል ። ጋላውንም : ፈጁት ። ወ
 ታደሩ : ግን : ሥጋ : እንደ : ጎ ¹⁵
 መን : አደረገ ። ። ያነግዘ :
 በመሥከረም : በጳጳቅን : ጅራ
 ታም : ኮከብ : ወጣ : በኅዳር : በ
 ሶስተኛ : ቀን : ጠፋ ። ጃቀን : ነ
 ው : የወጣው : ወደ : ምዕራ ²⁰
 ብ ። ። በኅዳር : ከጊምባ : ጀ
 ምሮ : እስተ : ገነቱ : እስተ : ጨ
 ለቃ : ወንዝ ። እስተ : ሻዋ : ደ
 ምቦር : ድረስ : ጋላውን : ሁሉ :
 ፈጁት ። እስተ : ቃሉ : ድምቦ ²⁵
 ር : ድረስ : የተዘረፈውም : ከብ
 ት : ቍጥር : የለውም ። የወደቀ
 ውን : ታናናሹን : ልጅ : ሁሉ :
 ንጉሥ : ቴዎድሮስ : ለመኳንን

ቱ ፡ አሳድጉ ፡ እያሉ ፡ ሰጧቸ
 ው ። ። ያነግዜም ፡ የሻቀ
 ው ፡ ገዢ ፡ መርድ ፡ አዝማች ፡
 ኃይሌ ፡ ግብር ፡ ይዘ ፡ መጣ ፡ ሺ ፡
 5 ፈረስ ፡ ፯፻፹፰ ፡ በቅሎ ፡ የግብር ።
 ድልብ ፡ የሚባል ፡ ብዙ ፡ ፍሪ
 ዳ ። ሺ ፡ ሸግ ፡ ልግም ፡ በገላ ፡
 የሚባል ፡ ብዙ ። ሌላው ፡ ታናና
 ሹ ፡ ነገር ፡ ቊጥር ፡ የለውም ።
 10 ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ ብዙ ፡ ፍ
 ሪዳ ፡ ብዙ ፡ ጸጅ ፡ አቅርበው ፡
 ለመርድ ፡ አዝማች ፡ ኃይሌ ፡ ሰ
 ው ፡ ሁሉ ፡ አዳራሽ ፡ ተገኙለ
 ት ። ያነግዜም ፡ ከግንጃር ፡ ግብ
 5 ር ፡ መጣ ፡ የውስጥ ፡ ዕቃ ፤ መ
 ርድ ፡ አዝማች ፡ ኃይሌንም ፡ ስ
 ራኅ ፡ ብዙ ፡ የሚባል ፡ ሰው ፡ ከ
 ሰሰው ፡ የአመደ። በኸርን ፡ መ
 ልክተኛ ፡ አልብሰህ ፡ ምስጢር ፡
 0 ተጫውተህ ፡ ሰደሀል ፡ ብሎ ።
 መርድ ፡ አዝማችም ፡ መምጣት
 ስ ፡ መጥቶብኝ ፡ ነበር ፡ አይሆን
 ልኝም ፡ ብዬ ፡ መልሼ ፡ ሰደድ
 ሁት ፡ ባለ ፡ ጊዜ ። ንጉሡም ፡ እ
 5 ንዴህ ፡ ያደረገን ፡ ሰው ፡ ምን ፡
 ያደርጉታል ፡ ፍረዳ ፡ ባሉ ፡ ጊ
 ዜ ። ፈራጆችም ፡ ከጠላት ፡ ከተ
 ላላክ ፡ ይቀጣ ፡ በቃ ፡ ብለው ፡
 ፈረዱ ። ንጉሡም ፡ ቅጣቱን ፡ ም

ረው ፡ እሰረው ፡ አሉ ። ንጉሥ ፡
 ቴዎድሮስም ፡ ስራህ ፡ ብዙን ፡ ለ
 ሻቀ ፡ ማን ፡ እንሹም ፡ ብለው ፡
 ተማከሩት ። ስራኅ ፡ ብዙም ፡ አ
 ቶ ፡ ዳርጌን ፡ ይሹሙ ፡ አለ ። ን
 7-ሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ ሻቀ ፡ ይወ
 ዳል ፡ ዳርጌን ፡ ብሾምለት ፡ አሉ
 ት ። ስራኅ ፡ ብዙም ፡ አዎን ፡ እ
 ጅግ ፡ ደስ ፡ ይለዋል ፡ ሻቀ ፡ ሁ
 ሉ ፡ ይሰላል ፡ አለ ። ንጉሥ ፡ ቴ
 ዎድሮስም ፡ አቶ ፡ ዳርጌን ፡ የሣ
 ህለ ፡ ሥላሴን ፡ ልጅ ፡ ሾሙ ፡ ሶ
 ስት ፡ ቀንም ፡ ባደሩ ፡ ጊዜ ። ስ
 ራህ ፡ ብዙን ፡ ጃራ ፡ ከሰሰው ።
 ተአቶ ፡ ዳርጌ ፡ ውስጥ ፡ ለውሥ
 ጥ ፡ ተማምሏል ፡ ብርም ፡ ሰጥቷ
 ል ፡ ብሎ ። ስራኅ ፡ ብዙም ፡ አ
 ልተማማልሁም ፡ ባለ ፡ ጊዜ ። ጃ
 ራ ፡ እንዴህ ፡ ብሎ ፡ ውርርድ ፡
 ጣለ ። በፈረስ ፡ ጠጉር ፡ ቊጥር ፡
 ፈረስ ፡ እሰጣለሁ ፡ ብሎ ፡ ተነለ
 3ሚው ፡ ተነማጭዳ ፡ ተነስራ
 ቱ ። አልተማማለም ፡ ብር ፡ አል
 ሰጠም ። ስራኅ ፡ ብዙ ፡ ለአቶ ፡
 ዳርጌ ፡ ቢሉ ፡ አለ ። ስራኅ ፡ ብ
 ዙም ፡ እንዲመሰከርበት ፡ ባወቀ ፡
 ጊዜ ። ብርም ፡ ሰጥቻለሁ ፡ አለ ።
 ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ አቶ ፡ ዳ
 ርጌን ፡ እውነትን ፡ ነው ፡ ብር ፡

ላንተ ፡ መስጠቱ ፡ ባሉ ፡ ጊዜ ።
 አዎን ፡ ሰጠኝ ፡ አሉ ። ንጉሥ ፡
 ቲዎድሮስም ፡ እንዴህ ፡ አሉ ።
 እንዴሁም ፡ ጠረጠርኋችሁ ፡ በ
 ስውር ፡ እየተማማላችሁ ፡ ብለ
 ው ፡ አቶ ፡ ዳርጌን ፡ አሰሩ ፤ ስራ
 ኅ ፡ ብዙን ፡ እጅግ [] ወረፋት ።
 ይህ ፡ ሁሉ ፡ ሳይሆን ። አመዴ ፡
 ብሩ ፡ የወረ ፡ ቃሉ ፡ ገጋር ፡ አ
 ሊ ፡ አደራን ፡ የለገ ፡ ጎራውን ፡
 ገጋር ፡ ከሰሰው ። ከአመዴ ፡ በሽ
 ር ፡ ጋራ ፡ ተጫውተህል ፡ ብሎ ፡
 በስውር ። አሊ ፡ አደራም ፡ አመ
 ዴ ፡ ብሩን ፡ አንተም ፡ ተጫው
 ተኃል ፡ አለ ። ምስክርም ፡ ልጥ
 ራብህ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ ሁለታችን
 ም ፡ አዎን ፡ ተጫውተናል ፡ አ
 ለ ። ንጉሥ ፡ ቲዎድሮስም ፡ ቅጣ
 ቱን ፡ ምረው ፡ ሁለቱንም ፡ አሰ
 ፋዋቸው ። ። ሸዎችም ፡ ለ
 ጋ ፡ ጎራ ፡ ንጉሡን ፡ ከባሮችዎ ፡
 አንዱን ፡ ይስጡን ፡ አሉ ። ንጉ
 ሥ ፡ ቲዎድሮስም ፡ አሳላፊ ፡ ከ
 ዳኑን ፡ ይመልከታችሁ ፡ ብለው ፡
 ሰጧቸው ። ሸዎችም ፡ ሄዱ ። የ
 አሊ ፡ አደራን ፡ አገር ፡ ዘርፈው
 ት ፡ ነበርና ፡ ለሠራዊትዎ ፡ ሁ
 ሉ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡ ከብት ፡ ደረ
 ሰው ፡ ለያንዳንዱ ፡ ከታረደው ፡

በቀር ። አንዱ ፡ ወታደር ፡ አስ
 ር ፡ ቢማርክ ። አንድ ፡ ከብት ፡
 መርጦ ፡ ይወስዳል ። ያንግዜም ፡
 ንጉሡ ፡ ሠራዊትዎን ፡ ሁሉ ፡ ዘ
 ጠኝ ፡ መደብ ፡ አድርገው ፡ ከፍ 5
 ለውት ፡ ነበር ። ተከብቱም ፡ ለ
 ንጉሡ ፡ ሁለት ፡ እጅ ። ለወታ
 ደሩ ፡ አንድ ፡ እጅ ፡ ይደርሰዋል ።
 የንጉሡንም ፡ ዕጣ ፡ ጉልበት ፡ ለ
 ሌለው ፡ ለደካማ ፡ ለታመመ ፡ ለ 10
 እንግዳ ፡ ይሰጡታል ። ያ
 ነ ፡ ግዜም ፡ ተመቅደላ ፡ በት
 ሣስ ፡ ጌን ፡ እስሮች ፡ ስለ ፡ እግ
 ዚአብሔር ፡ ብለው ፡ ፈቷቸ
 ው ። ። ያንግዜም ፡ ተምስ 15
 ር ፡ ሰይድ ፡ ባሻ ፡ ሸመድፍ ፡ ጀየግ
 ምጃ ፡ ሮየሽት ፡ ድንኳኖች ፡ ጀጠ
 በንጃ ። ብዙ ፡ ግምጃ ፡ ሰደደል
 ዎ ። የንጉሥ ፡ ቲዎድሮስንም ፡
 አሽከሮች ፡ ሰይድ ፡ ባሻ ፡ እንዴ 20
 ህ ፡ ብሎ ፡ ጠየቀ ፡ ንጉሣችሁ ፡
 ምን ፡ ይወዳል ፡ ብሎ ። የንጉሥ ፡
 ቲዎድሮስም ፡ አሽከሮች ። ጃን
 ሆይ ፡ ስለ ፡ ፍቅር ፡ ላኩኑ ፡ እን
 ጅ ። ገንዘብስ ፡ አይፈልጉም ፡ በ 25
 ሉት ፡ ጊዜ ። ሰይድ ፡ ባሻም ፡ እ
 ንዴህ ፡ አለ ። እኔ ፡ የአፍ ፡ ፍቅ
 ር ፡ እሱ ፡ የአፍ ፡ ፍቅር ። ይኸ
 ስ ፡ እንደ ፡ ነፋስ ፡ ነው ፡ ብሎ ፡

እኔም : የምወደውን : ዕቃ : እ
 ሰድለታለሁ ። እሱም : የሚወ
 ደውን : ይስደድልኝ : አለ ፤
 መልክተኞችም : ወደ : ሀብሻ :
 በመጡ : ጊዜ : ሊቀ : ማእም
 ራን : ሞቱ ። አገራቸውም : ተ
 ቀበሩ ። ተምስር : እንደ : መ
 ጡ ። ። ያነግዜም : ንጉሥ :
 ቲዎድሮስ : ቃሉ : ሳሉ ። ጨፋ
 ን : ዘረፉት ። ሁለት : ቀንም : መ
 ቱት ። ብዙም : ጋላ : አለቀ ። ብ
 ዙ : ዕቃ : ላም : ተገኘ : ብዙም :
 ባርያ ። ንጉሡም : ሠራዊትዎን :
 ሁሉ : አማሉት : ባርያውን : እ
 ንዳይሸጥ ። ጨፋን : በዘረፉት :
 ጊዜ : ሻዋ : በምሥራቁ : እኩ
 ል : እስላም : እስላሙ : ሁሉ :
 ያስራ : ሶስት : ቀን : መንገድ :
 የሚያህል : እስተ : ጨኖ : ድረ
 ስ : አንኮበር : እግር : ድረስ : ተ
 ሸበረ ። የንጉሡ : ግምባር : ወዳ
 ለበት : ሁሉ : የሽብር : መንፈ
 ስ : ይመታልና ። ከሻዋም : አን
 ዱ : የጨኖ : እስላም : እንዴህ :
 አለ : ንጉሡን ። ሁድ : አማራ :
 ምን : ሕልቅ : ኔ : ጅን : ኔ ። እ
 ያለ : ሲንቀጠቀጥ : ሰነበተ ። ት
 ርንሚውም : ይህ : ክርስቲያን :
 ምን : ፍጥረት : ነው : ጋኔንን :

ነው : ማለት : ነው ። ። ጨ
 ፋም : ያነግዜ : አንድ : ቃልቻ :
 ተማረከ : አስቀድሞም : እንዴ
 ህ : ሲለምን : ይኖር : ነበር ። አ
 ላህ : የዚህን : ንጉሥ : ፊት : አ
 ታሳየኝ : እያለ ። ንጉሥም : በ
 ሰሙት : ጊዜ : አምጡት : አ
 ሉ ። ንጉሥ : ይምጣ : ብለዋል :
 ባሉት : ጊዜ : ሞተ : የማረከው
 ም : ሰው : ዳሞቱ : ነው ። ።
 በወርቃ : ጥር : ቦሩ : ሜዳ : ሰ
 ፍረው : ሳሉ ። ንጉሥ : ቲዎድ
 ሮስ : ያምስት : ቀን : እራትህን :
 ያዝ : ብለው : በሄዱ : ጊዜ ። ገ
 ራዶ : ላይ : አሰለፉት ። በሰፊር :
 አንጻር ። እንዴህም : አሉት ።
 ጠበንጃ : በተኩስሁ : ጊዜ : ቃ
 ሉን : ዲና : ብዬዋለሁና : ዝረ
 ፈው ። ልጅና : ሽማግሌ : አት
 ግደል : ከሚወጋህ : በቀር ። ፋ
 ጋን : አትንካ : ብለውት : ሳለ :
 ገና : ሳይተኩሱለት : ወደ : ከፊ
 ብታ : በወጡ : ጊዜ ። ሠራዊ
 ትዎ : ያለ : ፈቃድዎ : ሂዶ : ዘ
 ረፈው : በየስፍራው ። አንዱም :
 ተንኩለኛ : ወታደር : ወደ : ሰፊ
 ር : ከጓዙ : ሂዶ : ጋላ : ጋላውን :
 በለው : ብለውሀል : ባለ : ጊ
 ዜ ። ከሰፊር : ውስጥ : ያለውን :

ገቢያ ፡ ዘረፈው ። ጋላውንም ።
 ያነ ፡ ንጉሠ ፡ በፈረስ ፡ ሁነው ፡
 ሲከለክሉ ። እግርዎን ፡ እርካብ ፡
 ነክቶም ፡ ነበርና ፡ ታመሙ ። ሰ
 ወም ፡ ምሽቱ ፡ ነበረች ፡ እንጅ ፡
 ዕድሜውና ፡ ሀብቱ ፡ እንግዲህ ፡
 ምን ፡ አለው ፡ እያለ ፡ አመለ
 ከ ። ። ያነግዜም ፡ ንጉሠ ፡
 ወደ ፡ ዋድላ ፡ ሄዱ ። የንምሳ ፡
 ሰው ፡ አቶ ፡ ሰንደል ፡ የቤተ ፡
 ሐርን ፡ መንገድ ፡ ያበጁ ፡ ነበር ።
 ከንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ በተገና
 ኙ ፡ ጊዜ ። አቶ ፡ ሰንደል ፡ የሚ
 ረዳኝ ፡ አጣሁ ። ብቻዬን ፡ ሆን
 ኑ ፡ አሉ ። ንጉሠም ፡ እጅግ ፡
 ተቈጡ ፡ ይኸ ፡ ከሩቅ ፡ አገር ፡
 መጥቶ ፡ ሲገዛ ። ያገሬ ፡ ሰው ፡
 እምቢ ፡ ሊል ፡ ብለው ፡ የዋድላ
 ውን ፡ ምስለኔ ፡ ይመር ፡ ጎዳና
 ን ፡ ገርፈው ፡ አሰሩዋቸው ። ለ
 አቶ ፡ ሰንደልም ፡ ንጉሥ ፡ የሚ
 ቀመጡበትን ፡ በቅሎ ፡ መጣም
 ር ፡ ኮርቻ ፡ የተጫነ ፡ ከነስራቱ ፡
 ቀሚስዎን ፡ ሱሪዎን ፡ ሸ ፡ ብር ፡
 አድርገው ፡ ሰጧቸው ። ለአቶ ፡
 ቡላዴ ፡ ለእንግሊዙ ፡ ሶስት ፡ መ
 ቶ ፡ ብር ፡ ሰጡ ። ለንምሳ ፡ ሰዎ
 ች ፡ ለበንደርና ፡ ለከንጽሌን ፡
 ለማየር ፡ ፯፻-ብር ፡ ሰጧቸው ።

ቀሚስ ፡ ድርብ ፡ እያለበሱ ፡ የ
 ጨጨሆን ፡ መንገድ ፡ ያበጁ ፡ ነ
 በርና ። በዚህ ፡ ወር ፡ መልክተ
 ኞች ፡ ከሻዋ ፡ የንጉሡን ፡ ይዘ
 ው ፡ ሲመጡ ። ገራዶ ፡ ላይ ፡ ደ 5
 ብድቦ ፡ ቀማቸው ። እግዚአብ
 ሔር ፡ የክርስቲያን ፡ አምላክ ፡ ከ
 ሞት ፡ አዳናቸው ። ዋድላ ፡ ከን
 ጉሠ ፡ በደረሱ ፡ ጊዜ ። እንደ ፡
 ተደበደቡ ፡ እንደ ፡ ተቀሙ ፡ ነ 10
 ገሩ ። ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ እ
 ግዚአብሔር ፡ እንኳን ፡ ነፍሳች
 ሁን ፡ ያዳነልኝ ፡ እንጅ ። እኔ ፡ የ
 ክርስቶስ ፡ ባርያ ፡ ገንዘቤን ፡ እ
 ጥፍ ፡ አድርጌ ፡ አመጣዋለሁ ፡ 15
 አሉ ። ለተገፈፈው ፡ ሁሉ ፡ ልብ
 ሳቸውን ፡ አለበሱ ። ያነግዜ ፡ ሁ
 ሉ ፡ አመዴ ፡ በሽር ፡ ተሠውሮ ፡
 ነበር ። ንጉሡን ፡ ወደ ፡ ዋድላ ፡
 እንደ ፡ ሄዱ ፡ ባየ ፡ ጊዜ ። ። 20
 በየካቲት ፡ ከተሰወረበት ፡ ወጥ
 ቶ ፡ ፋሪስ ፡ ቃሲምን ፡ ከወሎ ፡
 ላይ ፡ አሳዶ ። ጠዳት ፡ ላይ ፡ መ
 ቅደላ ፡ አፋዛጋር ፡ ወደ ፡ ምሥራ
 ቁ ፡ ሰፈረ ። ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ 25
 ም ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ። በየካቲት ፡
 በ፳፰ቀን ፡ ገሥግሠው ፡ ደረሱ ።
 አመዴ ፡ በሽርም ፡ ሸሸ ። ንጉ
 ሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ ወደ ፡ ጊም

ባ : ወጡ ። ። በወርኃ ። መ
 ጋቢት : ወደ : አማራ : ወረዳ ።
 አሶል : ከሚባለው : አገር : የአ
 መዴ : በኸር : መሠወርያ : ነ
 ው : ጋላውን : ፈጁት : ገንዘቡ
 ን : ዘረፉት ። ክርስቲያን : ክርስ
 ቲያንን : ሰደዱት ። እስላም :¹
 እስላሙን : ባርያ : አድርገህ : ግ
 ዛው : አሉት : ሠራዊትዎን ። የ
 ሸሸውን : ላም : በመነጥር : አይ
 ተው ። አሲዘው : ለመቅደሎች :
 ሸ : የሚሆን : ከብት : ሰደዱ ።
 የአማራው : ደጃች : ትኩ : ሸ
 ሹ ። ሁለቱ : ልጆቻቸው : ከን
 ጉሠ : ገቡ ። ንጉሠም : ባባታ
 ቸው : አልጋ : በአማራ : ሁሉ :
 ሹመዋቸው : ሳሉ ። አንድ : እ
 ስላም : ከሻዋ : የገደለ : ተይዘ :
 ነበረ ። ንጉሠም : ምን : ቢልህ :
 ገደልኸው : አሉት ። እሱም : ወ
 ንድሚን : በገደልብኝ : አለ ።
 ንጉሠም : ወንድምህን : እንደ :
 ገደለ : እሱ : መሆኑን : በምን :
 አወቅኸው : አሉት ። ያም : አ
 ይ : ደሚን : አላባክንም : ካፊር
 ና : እስላም : ተመሐመድ : ጆ
 ምሮ : እስተግራኝ ። ተግራኝ :

ጆምሮ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : ደ
 ም : ነነ : ባለ : ጊዜ ። ንጉሠም :
 በጠበንጃ : አስገደሉት ። ጋላው
 ም : የመሐመድ : ባርያ : ብሎ :
 ፈክሮ : ሞተ ። ንጉሥ : ቴዎድ
 ሮስም : ከአመዴ : በኸር : የተ
 ጣላነው : በአገር : ነው : ብዬ ።
 የውነትስ : ደም : ነነ : ብለው ።
 ወረኒበኖ : የወሎን : ንዝ : ያስ
 ጠጋህ : እንደ : ሆነ : ደርቤ : እ
 መታሐላሁ : አሉ ። ። ከዚያ
 ም : ወደ : ዞር : አምባ : ተሻገ
 ፋ ። አዋጅም : ነገሩ ። በጥንት :
 ተሰሪህ : ግባ : ብለው ። ከዚያ
 ም : ወደ : ደምቢያ : ወረዳ ። ተ
 ምስር : ተሰይድ : ባሻ : የመጣ
 ውን : እቃ : መድፋን : ተቀበ
 ሉ ። ያነግዜም : ሊጋባ : ተክሉ :
 ከድቶ : ተይዘ : ደግሞም : አን
 ድ : ሰው : ባንድ : የከዳ : ነበ
 ሮ ። ሁለቱም : በነፍጥ : ተደበ
 ደቡ ። ። በወርኃ : ሚያዝያ :
 የንምሳ : ሰዎች : መጡ ። ማር
 ቲን : ፍላድ : አስቀድመው : ሂ
 ደው : ነበርና : ግምብ : ነፍጥ :
 መድፍ : የሚሰሩ : አራት : ሰዎ
 ች : ይዘው : መጡ ። ዋልድ :

¹ MS. እስላም (ሙ corrected into ም).

ማየር ። ሳል ። ሚሊር ። የሚባ
 ሉ ። ሁለቱ ። ግን ። ከመንገድ ።
 ሞቱ ። ንጉሥ ። ቱዎድሮስም ።
 እጅግ ። ደስ ። አለዎ ። በነዚህ ።
 መምጣት ። ያነግዜም ። ከወሎ ።
 ላይ ። ሲዋጋ ። ፋሬስ ። ቃሲምን ።
 ጋሎች ። ይዘው ። ከአመዴ ። በ
 ሽር ። ወሰዱት ። ንጉሥ ። ቱዎ
 ድሮስም ። ወደ ። ዘቢጥ ። ሚዳ ።
 መጡ ። ሰፊር ። ከዚያ ። ነበርና ።
 እራስ ። ውቤ ። ሲጠብቁት ። ።
 በግንቦት ። ንጉሥ ። ቱዎድሮስ ።
 ወደ ። መቅደላ ። ተጓዙ ። ደላን
 ታ ። በደረሱ ። ጊዜ ። እራስ ። ው
 ቤን ። አራቱን ። መድፍ ። ዕቃ
 ውን ። አሲዘው ። በሰደዱቸው ።
 ጊዜ ። በግንቦት ። በ፲፯ኛው ። ተ
 መቅደላ ። ግራ ። አዝማች ። ዓለ
 ሚ ። ከዱ ። ብላታ ። ብሩ ። ተአ
 መዴ ። በሽር ። ትላላካለህ ። ለእና
 ቱ ። ቀሉብ ። ትሰፍራለህ ። ብሎ ።
 የሚከሳቸው ። በሆን ። ከብልለ
 ው ። ከአመዴ ። በሽር ። ገቡ ። የ
 ሰይድ ። ባሻን ። መልክተኛ ። አ
 ብድረገማንን ። የንምሳን ። ሰዎ
 ች ። ሁሉ ። ዕቃውንም ። ከመቅ
 ደላ ። አግብተው ። ጅፋ ። ላይ ።
 ሰፊሩ ። ከሽፍታ ። አንድ ። ሰው ።
 አደም ። ጮሬ ። የሚባል ። ተዶ

ዘ ። ነበር ። ስድስትም ። ባለደሞ
 ች ። ሰባቱም ። ተደበደቡ ። ንጉ
 ሠም ። ግራ ። አዝማች ። ዓለሚ ።
 የከዳኝ ። እንግዴህ ። ማን ። አም
 ናለሁ ። ብለው ። ሊቀ ። መኳስ ። 5
 ከዳነ ። ማርያምን ። አምባው ።
 መቅደላ ። አግብተው ። ጨመሩ ።
 አምበሉን ። ቀድሞ ። ከአምባ
 ው ። ውስጥ ። የነበረው ። መቶ ።
 ፲፫ ። ነፍጠኛ ። ፯፻ ። ጋሻኛ ። ነ 10
 ው ። ውጭውን ። ከሰላምጌ ። ያ
 ለው ። ነፍጠኛ ። ፫፻ ። ነው ። ባ
 ለ ። ጋሻው ። ሸ ። ይሆናል ። ።
 በወርቃ ። ሰኔ ። ሌባ ። ጋላ ። በተ
 ያዘ ። ጊዜ ። እጅ ። እጁን ። ቁረ 15
 ጡት ። ። ንጉሠም ። አንድ ።
 ቀን ። ብቻዎን ። በሆኑ ። ጊዜ ። አ
 ንዱን ። ጋላ ። አንት ። ቁጥ ። አ
 ጣቢ ። እስላም ። ባሉት ። ጊዜ ።
 ጋላውም ። መልሶ ። ተሳደቦ ። ባ 20
 ልንጅራውም ። አለው ። ንጉሥ
 ን ። ትሰድባለህ ። ጋላውም ። ን
 ጉሥ ። እንደ ። ሆኑ ። ባወቀ ። ጊ
 ዜ ። ደነገጠ ። ንጉሠንም ። ያለ
 ውቀቱ ። ነው ። አትዝከሩብኝ ። 25
 አለ ። ንጉሠም ። ና ። እንገናኝ ።
 አይዘህ ። ባሉት ። ጊዜ ። ጋላው
 ም ። ጠባንጃሁ ። አፋር ። ናት ።
 እኔስ ። አልመጣም ። ብሎ ። ሄ

ደ። ። አንድ፡ ቀንም፡ ከጃ
 ሪሶ፡ ገቢያ፡ ላይ፡ ንጉሡ፡ ሰል
 ፈው፡ በሄዱ፡ ጊዜ። ጋላ፡ የሚ
 ሸሸ፡ ሆነ። የተሰልፈውን፡ ጦር
 ዎን፡ ወደ፡ ኋላ፡ መልሰው፡ ሰ
 ደው፡ ብቻዎን፡ በቀሩ፡ ጊዜ፡
 ተሰውረው። ጋላ፡ ሁሉ፡ መ
 ጣ፡ ሰው፡ የለም፡ ብሎ። ንጉ
 ሥ፡ ቲዎድሮስም፡ በፈረስ፡ ሁ
 ነው፡ አንዱን፡ በጠበንጃ፡ በገ
 ደሉት፡ ጊዜ። ያ፡ ሁሉ፡ ሰል
 ፎ፡ የመጣ፡ ጋላ፡ ሸሸ። ።
 በነሐሴ፡ አንድ፡ ቀን፡ ሌሊት፡
 ጋላ፡ መጥቶ፡ ብዙ፡ ነፍጥ፡ በ
 አንድ፡ ወገን፡ በተከሰሰ፡ ጊዜ፡
 ፈረስ፡ በቅሎ፡ ገደለ። የንጉሡ
 ም፡ ነፍጠኛ፡ ደግሞ፡ በተከሰሰ፡
 ጊዜ። ጋላ፡ ሁሉ፡ ሸሸ። ወደ፡
 ለጋ፡ አምቦ፡ ጮቁ፡ ጨሚ፡ በ
 ደረሱ፡ ጊዜ። እንደ፡ አመድ፡
 ያለ፡ በረዶ፡ በሰውና፡ በከብቱ፡
 ላይ፡ እንደ፡ ጭቃ፡ ተመረገ።
 አስቀድሞ፡ እመምተኛ፡ የሆነ፡
 ሁሉ፡ ሞተ። የንጉሡ፡ ድንኳ
 ን፡ ቀድሞ፡ ተተክሎም፡ ነበረ።
 ሕዝቡን፡ ሲመታው፡ እኔ፡ ከ
 ድንኳን፡ አልገባም፡ ብለው፡ አ
 ብሮ፡ በመታዎ፡ ጊዜ። ንጉሡ፡
 እግዚአ፡ በል፡ አሉት፤ ሠራዊ

ቱም፡ እግዚአ፡ በለ፡ ጊዜ። እ
 ግዚአብሔር፡ ሰው፡ ወዳድ፡ ነ
 ውና። ቶሎ፡ ፀሐይ፡ አወጣላቸ
 ው። ከዚያም፡ ተጉዘው፡ ቡሶ፡
 ሰፈሩ። ። ያነግዘም፡ ሁለ
 ት፡ አሸከሮች፡ ንጉሡን፡ ወሸ
 ን፡ ቁንዳላ። ወሸን፡ ቁንዳላ፡
 ብለው፡ ባላገጡ፡ ጊዜ። ንጉ
 ሡ፡ አባት፡ እናታቸውን፡ አሲ
 ዘው፡ አስመጥተው። ልጆቻች
 ሁ፡ ተሳዳቢ፡ የሆኑት። እናን
 ት፡ ተሳዳቢ፡ ብትሆኑ፡ አይደ
 ለም፡ ብለው፡ ገርፈው፡ ሰደዱ
 ቸው። ልጆችን፡ ግን፡ አልገረ
 ፉም። አሸከሮችም፡ ይህን፡ ማ
 ለታቸው፡ ንጉሡ፡ ቡዝነን፡ ጎ
 ስቀላው፡ ነበርና፡ በምሽትዎ፡
 ሞት፡ ነው። ንጉሥ፡ ቲዎድሮ
 ስም፡ ወደ፡ አማራ፡ በቀረቡ፡
 ጊዜ፡ አመዴ፡ በሽር፡ ሸሸ። ት
 ከ፡ ብርሌንም፡ ተዋግተው፡ ያ
 ዚቸው፡ ልጆቻቸው። አንዱ፡
 ልጃቸው፡ ወግቶ፡ ያዛቸው። ል
 ጆችም፡ ወደ፡ ንጉሥ፡ የምስ
 ራች፡ ላኩ። አባታችንን፡ ወግ
 ተን፡ ያዝን፡ ብለው። ንጉሥ
 ም፡ እጅግ፡ ደስ፡ አለዎ። አባ
 ታቸውን፡ ጠልተው፡ ንጉሡን፡
 እንደ፡ ወደዱ፡ ባዩ፡ ጊዜ።

በዘመን፡ ዮሐንስ፡ በጁሸ፡ ከር፫፡
 ሄይዘመናት ። ተአማራ ፡ ሸሽ
 ቶ ፡ አመዴ ፡ በሸር ፡ ማሻ፡ ተቀ
 መጠ ። ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡
 በመጡ ፡ ጊዜ ። ወደ ፡ አያታ ፡
 ሸሽ ። ንጉሠ-ም ፡ ተከሎ ፡ እስተ ፡
 ገነቱ ፡ ላሙን ፡ ዘረፉት ። በተመ
 ለሱም ፡ ጊዜ ። ወደ ፡ አመዴ ፡
 በሸር ፡ ገሠገሠ ፡ በሸሸ ፡ ጊዜ ።
 ንጉሥ ፡ ቴዎድሮስ ፡ እግረኛው
 ን ፡ በቄላው ። ፈረሰኛውን ፡ በደ
 ጋው ፡ ሰደዱት ። ብዙ ፡ ጋላ ፡ ተ
 ይዘ ፡ መጣ ። ። በመሥከረም ፡
 ባስራ ፡ አንደኛው ፡ ቀን ፡ ተዋጊ ፡
 ተዋጊውን ፡ እየመረጡ ፡ ሰባት ፡
 መቶ ፡ ሹሰባት ፡ ጋላ ። ፊጠ ፡ ከ
 ገቢያው ፡ ላይ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡
 እጁን ፡ ቁረጡት ። በክረምቱ ፡
 እስተ ፡ ቁረጡት ፡ ሸ ፡ ይሆና
 ል ። መቀራጣቸውም ፡ እንዴ
 ሀ ፡ ነው ። በወሎ ፡ መሬት ፡ ጌ ጊ
 ዜ ፡ ተመላለሱ ። አዋጅም ፡ ነገ
 ፍ ፡ ግባ ፡ አያሉ ። እባክህ ፡ ተ
 ወኝ ፡ ከሸፍታም ፡ አትሁን ፡ እ
 ያሉ ። እምቢ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ መ
 ቀራጥ ፡ ጀመሩ ። ። ያነግዜ
 ም ፡ የግራ ፡ አዝማች ፡ ዓለሜ ፡
 ሎሌ ፤ መክሮ ፡ የወሰዳቸው ። በ
 ንጉሥ ፡ እጅ ፡ ትሞታለህ ፡ ብ

ሎ ። ተመቅደላ ፡ ተይዘ ፡ ወጣ ።
 ንጉሠ-ም ፡ እስተ ፡ ፍረዱ ። ሰ
 ወ ፡ ተከዳበት ፡ ስፍራ ፡ በገኝ ፡
 እንዴት ፡ ይሆናል ፡ አሉ ። ፈራ
 ጆችም ፡ እንዴህ ፡ አሉ ። ሰው ፡ 5
 ከከዳበት ፡ ስፍራ ፡ ተተገኘ ፡ ይ
 ቀጣ ፡ በቃ ፡ አሉ ። ፍትሐ ፡ ነገ
 ሥትም ፡ እንዴህ ፡ ፈረደ ። ንጉ
 ሥ ፡ ቴዎድሮስም ፡ እንዴህ ፡ አ
 ሉ ፡ መቅደሌ ፡ ወረኒዳኖ ፡ ደላ 10
 ንቱ ፡ ዳውንቱ ፡ ዋድሌ ። ጦርሀ
 ን ፡ ከዘሀ ፡ ሰው ፡ ደም ፡ ያላስነ
 ካህ ፡ ጠላቱ ፡ ነህ ። ባሉ ፡ ጊዜ ።
 ከጦሩ ፡ ብዛት ፡ አካላቱ ፡ ሁሉ ፡
 ተሰወረ ። የሚያርፍበትም ፡ ስ 15
 ፍራ ፡ ታጣ ፡ ጦሩ ። ስለ ፡ ብዛ
 ቱ ። ። ያነግዜም ፡ ጋላው ፡
 በተቁረጠ ፡ ጊዜ ፡ አሮጌ ፡ አሮ
 ጌውን ፡ ሰደዱት ። ልጅ ፡ ልጁ
 ን ፡ ሴቱን ፡ ለሠራዊትዎ ፡ ያገል 20
 ግል ፡ እያሉ ፡ ሰጡት ። ያዙን ፡
 ሁሉ ፡ ከመቅደላ ፡ እግር ፡ አስፍ
 ረው ፡ ልጅዎን ፡ ደጃች ፡ መሸ
 ሻን ። እራስ ፡ ውቤን ። አቡንን ፡
 እጨጌን ። ከሀናቱን ፡ ግምጃ ፡ ቤ 2
 ት ፡ ማርያምን ። አደባባይ ፡ አ
 የሱስን ። ከአምባው ፡ ውሥጥ ፡
 አግብተው ። ወደ ፡ ሻዋ ፡ ገሠገ
 ሠ ፡ ሰላ ፡ ደንጊያ ፡ በደረሱ ፡ ጊ

ዜ ። ወታደር ፡ ባላገሩን ፡ በዘር
 ፍ ፡ ሷሰባቱን ፡ ቁረጫቸው ። ከ
 ተንታ ፡ በተነሱ ፡ በጅቀን ፡ አን
 ከበር ፡ ደረሱ ። በጥቅምት ፡ በሁ
 ለተኛው ፡ ቀን ፡ በተዋጉ ፡ ጊዜ ፡
 ከንጉሠ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ተማረ
 ከ ። አቶ ፡ ሰይፉ ፡ የሸፈቱቱ ፡ ማ
 ነው ፡ ይህ ፡ ጦር ፡ ብለው ፡ ጠየ
 ቁት ። ምርከኛውም ፡ ንጉሥ ፡
 ቲዎድሮስ ፡ ናቸው ፡ ባለ ፡ ጊዜ ።
 አቶ ፡ ሰይፉም ፡ ንጉሥ ፡ እንደ ፡
 ሆኑ ፡ ባወቁ ፡ ጊዜ ። ሰዎቻቸው ፡
 እንዳያውቅ ፡ በስውር ፡ ሸሹ ። ጦ
 ሬቸውም ፡ እስተጨልም ፡ ተዋ
 ጋ ። ከቅጥሩ ፡ ውሥጥ ፡ ሁኖ ፡
 በነፍጥ ፡ እጅግም ፡ አስቸግሮ ።
 ኋላም ፡ የአቶ ፡ ሰይፉ ፡ ሰው ፡ እ
 ንደ ፡ ሸሹ ፡ ባወቀ ፡ ጊዜ ። ጃን
 ሆይ ፡ ጃንሆይ ፡ ብሎ ፡ ጮኸ ።
 ንጉሥ ፡ ቲዎድሮስም ፡ ጨኸቱ
 ን ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ። ሠራዊትዎ
 ን ፡ ግባበት ፡ አሉ ። ብዙ ፡ ነፍ
 ጥ ፡ ሷመድፍ ፡ የብረት ። ብዙ ፡
 ዕቃ ፡ ተገኘ ። ብዙ ፡ ሰው ፡ ተያ
 ዘ ። ከንጉሠም ፡ ጋላ ፡ ብሩ ፡ የ
 ሸ ፡ ነፍጥ ፡ አለቃ ። የመቶ ፡ አ
 ለቆች ፡ ጭቶ ። ከጭፍራም ፡
 ሷየሚሆን ፡ ሞተ ። የቁሰለውም ፡
 በነፍጥ ፡ በጦርም ። ፪፻ ፡ የሚሆ

ን ፡ ሆነ ። ንጉሥ ፡ ቲዎድሮስም ፡
 ተአቶ ፡ ሰይፉ ፡ የተያዘውን ፡ ሰ
 ው ፡ ፯፻፫ሚሆን ፡ እጁን ፡ እግሩ
 ን ፡ ቁረጡት ። ያቶ ፡ ሰይፉም ፡
 እናትና ፡ እት ፡ ልጃቸውም ፡ ተ
 ያዙ ። ንጉሥ ፡ ቲዎድሮስም ፡ ወ
 ደ ፡ መቅደላ ፡ መጡ ። በጥቅም
 ት ፡ በአስራ ፡ ዘጠኝ ፡ ቀን ፡ እ
 ጨጌ ፡ ወልደ ፡ ማርያም ፡ ሞቱ ፡
 መቅደላ ። ዳውንት ፡ አጎናት ፡
 ላይ ፡ ተቀበሩ ። ንጉሠ ፡ ከሻቆ ፡
 በመጡ ፡ ጊዜ ። የሰይድ ፡ ባሻ ፡
 መልክተኞች ፡ ተጣልተው ፡ ነበ
 ር ፡ መቅደላ ፡ ላይ ፡ አስታርቀ
 ው ። በጅስምንት ፡ ቀን ፡ ወደ ፡
 ቤጌ ፡ ምድር ፡ ሄዱ ። ተሰሪም ፡
 አገቡ ። ፡ ፡ ፡ ከዚያም ፡ አስከት
 ተው ፡ ወደ ፡ ትግሬ ፡ ሄዱ ። ከ
 ንጉሤ ። ይኸም ፡ ንጉሤ ፡ ደጃ
 ች ፡ ውቤን ፡ ንጉሠ ፡ ተዋግተ
 ው ። ከቧላት ፡ ላይ ፡ የያዟቸው ፡
 ጊዜ ። ቁስሎ ፡ ነበር ። ንጉሠ
 ም ፡ ማሩን ፡ ቅቤውን ፡ ፍሪዳው
 ን ፡ ዳርገውት ፡ አድኑት ፡ ብለ
 ው ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ። ሻቆ ፡ ሄ
 ዱ ። ንጉሤም ፡ በዳነ ፡ ጊዜ ፡ ሸ
 ፈተ ፡ ንጉሥ ፡ የሾሙትንም ፡ እ
 የመታ ፡ ብዙ ፡ ነፍጥ ፡ ወሰደ ።
 ወደ ፡ ደምቢያ ፡ መጥቶም ፡ ተ

ዋጋ : ድል : አድርጎ : ተመል
ሶ : ሄደ : ወደ : ስሜን ። ከዚያ
ም : ወደ : ትግሬ : ሄደ ። እጅ
ግ : ነፍጥ : እጅግም : ሎሌ :
አደረገ ። ፀዓመትም : ተቀመ

ጠ ። ንጉሠ-ም : ሳይሄዱበት ።
አሁንም : ባራተኛው : ዓመ
ት : ንጉሠ : በሄዱበት : ጊዜ :
ሸሸ ። ነፍጡም : እየጣለው :
ተገኘ ።

